

**አዋጅ ቁጥር 59/1994 ዓ.ም
በ1994 ዓ.ም የተሻሻለውን የአማራ
ብሔራዊ ክልል ሕገ-መንግሥት
ለማፅደቅ የወጣ አዋጅ**

ከኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ምሥረታ ማግሥት በክልሉ ነዋሪ ሕዝብ ተወካዮች በሰፊው ተመክሮበት ሰኔ 15 ቀን 1987 ዓ.ም በመጀመሪያ የፀደቀውንና እስካሁን ድረስ ሲሰራበት የቆየውን የአማራ ብሔራዊ ክልል ሕገ-መንግሥት /አስቀድሞ እንደተሻሻለ/ በዝርዝር ተመልክቶና በተለይም የክልሉን መንግሥት አካላት የሥልጣን ድልድል ግልፅ፣ ተጠያቂነት ያለበትና ቀልጣፋ አገልግሎት ሰጭ አድርጎ ሊያሳይ የሚችል አግባብ አሟልቶ ማወጅ ተገቢ ሆኖ በመገኘቱ፤

የአማራ ብሔራዊ ክልል ምክር ቤት በሥራ ላይ ባለው የክልሉ ሕገ-መንግሥት አንቀጽ 100 በተሰጠው ሥልጣን መሠረት ከዚህ የሚከተለውን በ1994 ዓ.ም የተሻሻለውን የአማራ ብሔራዊ ክልል ሕገ-መንግሥት ማፅደቅ አዋጅ አውጥቷል፡፡

- 1. አጭር ርዕስ**
ይህ አዋጅ “የተሻሻለው የአማራ ብሔራዊ ክልል መንግሥት ማፅደቅ አዋጅ ቁጥር 59/1994 ዓ.ም” ተብሎ ሲጠቀስ ይችላል፡፡
- 2. የተሻሻለው የአማራ ብሔራዊ ክልል ሕገ-መንግሥት ስለመፅደቅ**
በአዋጅ ቁጥር 2/1998 ዓ.ም የተቋቋመው የአማራ ብሔራዊ ክልል ሕገ-መንግሥት /እንደተሻሻለ/ ድንጋጌዎች ይዘትና አቀማመጥ በስፋት ከተዳሰሰ በኋላ በ1994 ዓ.ም ተሻሽሎ የወጣው የአማራ ብሔራዊ ክልል ሕገ-መንግሥት በዚህ አዋጅ ፀድቋል፡፡
- 3. አዋጁ የሚፀናበት ጊዜ**
በክልሉ ዝክረ ሕግ ጋዜጣ ማቋቋሚያ አዋጅ ቁጥር 1/1988 አንቀጽ 2 ንዑስ አንቀጽ 2 ሥር የተደነገገው ቢኖርም ይህ ማጽደቅ አዋጅ በ1994 ዓ.ም ተሻሽሎ ከወጣው የአማራ ብሔራዊ ክልል ሕገ-መንግሥት ጋር በክልሉ ምክር ቤት ከፀደቀበት ቀን ጀምሮ የፀና ይሆናል፡፡

**ባሕር ዳር
ጥቅምት 26 ቀን 1994 ዓ.ም
ዮሴፍ ረታ
የአማራ ብሔራዊ ክልል ፕሬዚዳንት**

**PROCLAMATION NO. 59/2001 A
PROCLAMATION ISSUED TO PROVIDE
FOR THE APPROVAL OF THE 2001-
REVISED CONSTITUTION OF THE
AMHARA NATIONAL REGIONAL STATE**
WHEREAS, It has been appropriate to proclaim. The Constitution of the Amhara National Regional State (as amended beforehand) which had, following the foundation of the Federal Democratic Republic of Ethiopia, been widely deliberated upon and adopted by the people’s deputies of the Regional State for the very first time on the 22nd day of June 1995 and has, to this day, been in effect, after having thoroughly examined its specific provisions in such a way as to make it explicit and comprehensive enough to depict especially the allocation of power inherent in the regional state organs with full transparency, accountability and expeditious service delivery orientation as a natural consequence thereof; Now, therefore, The Council of the Amhara National Regional State, in accordance with the powers vested init, under Art, 100 of the Regional Constitution in force hereby issues The 2001-Revised constitution of the Amhara National Regional State approval proclamation as follows.

- 1. Short Title**
This proclamation may be cited as “The Revised Amhara National Regional Constitution approval proclamation No. 59/2001
- 2. Approval of the Revised Amhara National Regional Constitution**
The 2001 – Revised Constitution of the Amhara National following an extensive examination of the provision, both in content and form, of the preceding constitution of the Amhara National Regional State (as amended) after its original establishment pursuant to proclamation No. 2/1995.
- 3. Effective Date**
Notwithstanding the provisions of Art. 2(2) of the Regional Zikre Hig Gazette establishment proclamation No. 1/1995. This approval proclamation shall come into force as of the date of its approval by the regional council along with the 2001-Revised constitution of the Amhara

**Regional State.
Done at Bahir Dar
This 5th Day of November, 2001
Yosef Retta
President of the Amhara National Regional
State**

በ1994 ዓ.ም ተሻሽሎ የወጣው የአማራ ብሔራዊ ክልል ሕገ-መንግሥት

መግቢያ

እኛ የአማራ ብሔራዊ ክልል ሕዝቦች፡-

ለዘመናት ተንሰራፍቶ የቆየው ጨቋኝ ሥርዓት ሰብአዊና ዲሞክራሲያዊ መብቶቻችንን አፍኖና በተዛባ ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ ፖሊሲዎች ለድህነትና ለኋላ ቀርነት ዳርጎን መቆየቱ በጠቅላላ እድገታችን ላይ ያደረሰውን አሉታዊ ተጽእኖ ለማስወገድ በመሻት፤

በአብዛኞቹ የአገራችን ብሔር ብሔረሰቦች ላይ ሲፈጸም በቆየው አስከፊ ብሔራዊ ጭቆና ምክንያት በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ መንገድ ለጉዳቱ ሰለባዎች ሆነን መቆየታችን በማያዳግም ሁኔታ መታረም እንዳለበት በማመን፤

መላ የአገራችን ብሔር ብሔረሰቦችና ሕዝቦች ለዘመናት ባካሄዱት አኩሪ ተጋድሎ የነበረው ኋላ ቀርና አፋኝ ሥርዓት ተገርሥሦ አገራችን ኢትዮጵያ የግለሰቦችንና የራስን ዕድል በራስ የመወሰን መብት እስከመገንጠልን ጨምሮ የሁሉንም ብሔረሰቦችንና ሕዝቦች ሰብአዊና ዲሞክራሲያዊ መብቶች በሙሉ የተከበሩባትና በአጠቃላይ የሕግ የበላይነት የሰፈነበት ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊት ሪፑብሊክ መሆኗ ለጋራ ዕድገታችን ያለውን ጠቀሜታ በመገንዘብ፤

እኛ በአማራ ብሔራዊ ክልል የምንገኝ ሕዝቦች ለተፋጠነ ኢኮኖሚያዊ ዕድገት ፣ ለዘላቂ ሰላምና ለዳበረ ዲሞክራሲያዊ የምንበቃው የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፑብሊክ ሕገ-መንግሥት መሠረት ያደረገ ፣ ከክልላችን ተጨባጭ ሁኔታዎች ጋር የተገናዘበና የብሔራዊ ክልሉ ሕዝቦች የተከበሩልንን ሕገ-መንግሥታዊ መብቶች ባልተሸራረፈ ሁኔታ በሥራ ላይ ለማዋል የሚያስችለን የራሳችን ሕገ-መንግሥት ሲኖረን እንደሆነ አጥብቀን በማመን፤

THE 2001 – REVISED CONSTITUTION OF THE AMHARA NATIONAL REGIONAL STATE

Preamble

We, the peoples of the Amhara National Regional state:-

Having been desirous to do away with the negative impact hindering our overall development which the age old oppressive system had for long imposed upon us by cruelly suppressing our human and democratic rights and thereby exposing us all to the scourge of poverty and backwardness as a result unjustified economic and social policies in place;

Being dully convinced of the fact that we had for long been victims of an bearable harm caused to us directly or indirectly to an atrocious national oppression which had to be committed in the past on and against the majority of our country’s nation-nationalities and peoples, and henceforth needs to be corrected and rectified hereafter;

Cognizant of the fact that it would be beneficial to an acceleration of our mutual development, now that our country Ethiopia, stands to be a federal democratic republic, wherein human and democratic rights of individuals as well as nation-nationalities and peoples including the right to self-determination up to secession are fully respected and in general the rule of law prevails, once the formerly suppressive and backward system has been uprooted due to the heroic struggle undergone for the ages on the part of all our country’s nation-nationalities and peoples;

Having firmly believed that, we, the peoples, setting in the Amhara National Regional State, would be able to attain rapid economic growth, durable peace and full fledged democracy, only when we do manage to possess our own constitution founded only when we do manage to possess our own constitution founded on the spirit of the constitution of the Federal Democratic Republic of Ethiopia, taking into account the concrete circumstances of our regional state and thereby enabling us to exercise our constitutional rights dully respected thereto fully and unrestrictedly;

ከዚህ በመነሣት በቀጥተኛ ተሳትፏችን በዲሞክራሲያዊ አግባብ ከመካከላችን መርጠን በላክናቸው የክልሉ ምክር ቤት መሥራች ጉባዔ ተወካዮቻችን አማካኝነት እስካሁን ድረስ ፀንቶ የሚሠራበትን ክልላዊ ሕገ-መንግሥት ሰኔ 15 ቀን 1987 ዓ.ም ለመጀመሪያ ጊዜ መክረን ያፀደቅነው መሆኑን እያስታወስን፣ ይኸው በሥራ ላይ ያለው ሕገ-መንግሥታችን /አስቀድሞ እንደተሻሻለ/ ግልፅ አሠራርን የሚከተል፣ ለመረጠው ሕዝብ ተጠያቂ የሆነና ብቃት ያለው መንግሥታዊ አደረጃጀትን የሚያሳይ አግባብ ጥልቅ ክለሳ ተደርጎብትና የምንገኝበት ሁኔታ በሚጠይቀው መጠን እንደገና ተሻሽሎ መውጣት የሚገባው መሆኑን በውል በመረዳት፤

እነሆ ዛሬ ጥቅምት 26 ቀን 1994 ዓ.ም በባሕር ዳር ከተማ ባካሄድነው የክልሉ ምክር ቤት ሦስተኛ መደበኛ ጉባዔ ለዚህ ዓላማ በተሰየመው አካል ተረቅቆ በቀረበው የተሻሻለ ሕገ-መንግሥት ላይ መክረንና በአንቀጾቹ ላይ በዝርዝር ተወያይተን ሰነዱን በሙሉ ድምፅ አፅድቀንዋል።

ምዕራፍ አንድ
ጠቅላላ ድንጋጌዎች
አንቀጽ-1

የክልሉ መንግሥት ስያሜ

ይህ ሕገ-መንግሥት የአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግሥት ዲሞክራሲያዊ አወቃቀርን ይደነግጋል። በዚህ መሠረት የተቋቋመው መንግሥት “የአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግሥት” በሚል ስም ይጠራል።

አንቀጽ-2

የአማራ ብሔራዊ ክልል ግዛት ወሰን
የአማራ ብሔራዊ ክልል በሰሜን የትግራይ ክልል፣ በምሥራቅ የአፋር ክልል፣ በደቡብ የኦሮሚያ ክልል፣ በምዕራብ የቤኒሻንጉል /ጉሙዝ/ ክልልና ሱዳን ያዋስኑታል።

አንቀጽ - 3
ሰንደቅ ዓላማና ዓርማ

የአማራ ብሔራዊ ክልል የራሱ ሰንደቅ ዓላማና ዓርማ ይኖረዋል። ዝርዝሩ በሕግ ይወሰናል።

Recalling that, dependent on the above noted background, we had deliberated upon and adopted the regional constitution which has, to this day, been in effect for the very first time on the 22nd day of June 1995 through the agency of our representatives elected from amongst us in a direct participation and democratic manner and sent to the founding congress of the regional council, and thereby the same regional constitution in force/as emended beforehand/ deserves to be, after a deep and through examination, revised and promulgated in such a way as to incorporate and exhibit and efficient governmental organization accountable to the electorate and strictly following transparent working procedures to the requirements demanded by the state of affairs which we are in at the moment;

Now, therefore, have hereby approved the whole text with an undivided vote, to day, on the 5th day of November 2001 in the third regular secession of the regional council held here in Bahir Dar, after having thoroughly deliberated upon the revised constitution and deeply examined its specific articles, whose initial draft had to be prepared and submitted to us by the body designated as such for the purpose.

Chapter one
General provisions
Article-1

Nomenclature of the Regional state
This constitution provides for the democratic structure of the Amhara National Regions State. Accordingly, the State established shall be identified as the “Amhara National Regional State”.

Article-2

The Amhara National Region
The Amhara National Regional State is bordered by The Tigray Region in the North, The Afar Region in the East, The Oromiya Region in the South and the Benshangul /Gumuz/ Region as well as the Sudan in the West.

Article-3
Flag and Emblem

Flag and Amhara National Regional State shall have its on flag and emblem. Particulars shall be determined by law.

አንቀፅ-4

የብሔራዊ ክልሉ መዝሙር

የአማራ ብሔራዊ ክልል የራሱ መዝሙር ይኖረዋል። የብሔራዊ ክልሉ መዝሙር የሕገ-መንግሥቱን ዓላማዎች፣ የክልሉ ሕዝብ ክሌሎች የኢትዮጵያ ሕዝቦች ጋር በዲሞክራሲያዊ ሥርዓት አብሮ ለመኖር ያለውን እምነት እና የክልሉን ሕዝብ የወደፊት የጋራ እድል የሚያንፀባርቅ ሆኖ ዝርዝሩ በሕግ ይወሰናል።

አንቀጽ-5

ቋንቋ

1. በክልሉ ውስጥ የሚገኙ ቋንቋዎች በመንግሥት ዘንድ እኩል እውቅና ይኖራቸዋል።
2. አማርኛ የብሔራዊ ክልላዊ መንግሥት የሥራ ቋንቋ ይሆናል።

አንቀጽ-6

ርዕሰ ከተማ

የክልሉ ርዕሰ ከተማ ባሕር ዳር ነው።

አንቀጽ-7

የፆታ አገላለጽ

በዚህ ሕገ-መንግሥት ውስጥ በወንድ ፆታ የተደነገገው የሴቷን ፆታ ያካትታል።

ምዕራፍ ሁለት

የሕገ-መንግሥቱ መሠረታዊ መርሆች

አንቀጽ-8

የሕዝብ ወሳኝነት

1. የአማራ ክልል ሕዝቦች የብሔራዊ ክልላዊ መንግሥቱ የበላይ ሥልጣን ባለቤቶች ናቸው።
2. የብሔራዊ ክልሉ ሕዝቦች የበላይነት የሚገለፀው በሚመርጧቸው ተወካዮችና ራሳቸው በቀጥታ በሚያደርጉት ዲሞክራሲያዊ ተሳትፎ አማካኝነት ነው።

አንቀጽ-9

የሕገ-መንግሥቱ የበላይነት

የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፑብሊክ ሕገ-መንግሥት የበላይነት እንደተጠበቀ ሆኖ፡-

1. ማንኛውም የክልሉ ነዋሪ፣ የመንግሥት አካላት፣ የፖለቲካ ድርጅቶችና ሌሎች ማህበራት እንዲሁም ባለሥልጣናቸው ይህንን ይህ ሕገ-መንግሥት የብሔራዊ ክልሉ የበላይ ሕግ ነው ማንኛውም ሕግ፣ ልማዳዊ አሠራር፣ እንዲሁም የመንግሥት አካል ወይም የባለሥልጣን ውሳኔ ከዚህ ሕገ-መንግሥት ጋር የሚቃረን ሆኖ ሲገኝ ተፈጻሚነት አይኖረውም።

Article- 4

Anthem of the National Region

The Amhara National Regional State shall have its own anthem. The anthem of the national regional state shall reflect the objectives of the constitution, the belief which the people of the regional state have to live together with the rest of the Ethiopian peoples in a democratic order as well as their future common destiny. Particulars shall be determined by law.

Article-5

Language

1. All languages spoken throughout the regional state shall enjoy equal recognition on the part of the state.
2. Amharic shall be official working language of the National Regional State.

Article – 6

Capital City

The capital city of the Regional State is Bahir Dar.

Article – 7

Gender Reference

Provisions of this constitution set out in masculine gender. Shall also apply to the feminine gender.

**CHAPTER TWO
FUNDAMENTAL PRINCIPLES OF
THE CONSTITUTION**

ARTICLE -8

DECISIVENESS OF THE PEOPLE

1. The supreme power of the national regional state resides in and belongs to the peoples of the Amhara Region.
2. The Supremacy of the peoples of the national regional state shall be dully expressed through their elected representatives and in a democratic participation which they themselves directly undertake thereto.

Article – 9

Supremacy of the constitution

Without prejudice to the supremacy of the constitution of the Federal Democratic Republic of Ethiopia:-

1. This constitution is the supreme law of the national state. Any law, customary practice or decision of an organ of state or a public official which contravenes this constitution shall be of no effect.

2. ማንኛውም የክልሉ ነዋሪ፣ የመንግሥት አካላት፣ የፖለቲካ ድርጅቶችና ሌሎች ማህበራት እንዲሁም ባለሥልጣናቸው ይህንን ሕገ መንግሥት የማክበርና እንዲሁም ለሕገ-መንግሥቱ ተገዥ የመሆን ኃላፊነት አለባቸው።
3. በዚህ ሕገ-መንግሥት ከተደነገገው ውጭ በማናቸውም አኳኋን የመንግሥትን ስልጣን መያዝ የተከለከለ ነው።

አንቀጽ-10

ሰብአዊና ዲሞክራሲያዊ መብቶች

1. ሰብአዊ መብቶችና ነፃነቶች ከሰው ልጅ ተፈጥሮ የሚመነጩ፣ የማይጣሱና የማይገሰሱ ናቸው።
2. በብሔራዊ ክልሉ ውስጥ የግለሰቦችና የሕዝቦች ሰብአዊና ዲሞክራሲያዊ መብቶች የተከበሩ ናቸው።

አንቀጽ-11

የመንግሥትና የሃይማኖት መለያየት

1. በክልሉ ውስጥ መንግሥትና ሃይማኖት የተለያዩ ናቸው።
2. መንግሥታዊ ሃይማኖት አይኖርም።
3. መንግሥት በሃይማኖት ጉዳይ ጣልቃ አይገባም፤ ሃይማኖትም በመንግሥት ጉዳይ ጣልቃ አይገባም።

አንቀጽ-12

የመንግሥት አሠራርና ተጠያቂነት

1. የክልሉ መንግሥት አሠራር ለህዝብ ግልጽ በሆነ መንገድ መከናወን አለበት።
2. ሕዝቡ በመረጠው ላይ እምነት ባጣ ጊዜ ከቦታው ሊያነሣው ይችላል። ዝርዝሩ በሕግ ይወሰናል።
3. ማንኛውም ኃላፊ ወይም የሕዝብ ተመራጭ ኃላፊነቱን ሲያጓድል ተጠያቂ ይሆናል።

ምዕራፍ ሦስት

መሠረታዊ መብቶችና ነፃነቶች

አንቀጽ-13

የተፈጻሚነትና የአተረጓጎም ወሰን

1. በማንኛውም ደረጃ የሚገኙ የብሔራዊ ክልላዊ መንግሥቱ ሕግ አውጭ ፣ ሕግ አስፈጻሚና የዳኝነት አካላት በዚህ ምዕራፍ ውስጥ የተካተቱትን ድንጋጌዎች የማክበርና የማስከበር ኃላፊነትና ግዴታ አለባቸው።

2. All residents of the regional state, organs of state, political organizations, other associations as well as their officials Thereof shall have the responsibility to comply with and ensure observance of this constitution and to obey to it.
3. It is prohibited to assume state power in any manner other than that provided for under this constitution.

Article – 10

Human and Democratic Rights

1. Human rights and freedoms, emanating from the nature of mankind, are inviolable and inalienable.
2. Human and democratic right of private persons and peoples throughout the national regional state shall be respected.

Article – 11

Separation of State and Religion

1. State and religion are separate in the regional state.
2. There shall be no state religion.
3. The state shall not interfere in religious matters; and religion shall not interfere in state affairs.

Article – 12

Conduct and Accountability of State

1. The Conduct of affairs of the regional state shall be transparent.
2. In case of loss of confidence, the people may recall and elected representative. The particulars of recall shall be determined by law.
3. Any public official or an elected representative shall be accountable for any failure in official duties.

Chapter Three

Fundamental Rights and Freedoms

Article -13

Scope of Application and interpretation

1. All legislative, executive and judicial organs of the national regional state at all levels shall have the responsibility and duty to respect and enforce the provisions of this chapter.

2. በዚህ ምዕራፍ ውስጥ የተዘረዘሩት የመሠረታዊ መብቶችና ነፃነቶች ድንጋጌዎች ኢትዮጵያ ከተቀበለቻቸው ዓለም አቀፍ የሰብአዊ መብቶች ሕግጋት ፣ ዓለም አቀፍ የሰብአዊ መብቶች ስምምነቶችና አለም አቀፍ ሰነዶች መርሆች ጋር በተጣጣመ መንገድ ይተረጎማሉ።

ክፍል አንድ
ሰብአዊ መብቶች
አንቀጽ-14

የሕይወት፣ የአካል ደህንነትና የነፃነት መብት
ማንኛውም ሰው ሰብአዊ በመሆኑ የማይደፈርና የማይገሰስ በሕይወት የመኖር ፣ የአካል ደህንነትና የነፃነት መብት አለው።

አንቀጽ-15

በሕይወት የመኖር መብት
ማንኛውም ሰው በሕይወት የመኖር መብት አለው። ማንኛውም ሰው በሕግ በተደነገገ ከባድ የወንጀል ቅጣት ካልሆነ በስተቀር ሕይወት አያጣም።

አንቀጽ-16

የአካል ደህንነት መብት
ማንኛውም ሰው በአካሉ ላይ ጉዳት እንዳይደርስበት የመጠበቅ መብት አለው።

አንቀጽ-17

የነፃነት መብት
1. ማንኛውም ሰው በሕግ ከተደነገገው ሥርዓት ውጭ ነፃነቱን አያጣም።
2. ማንኛውም ሰው በሕግ ከተደነገገው ሥርዓት ውጭ ሊያዝ፣ ክስ ሳይቀርብበት ወይም ሳይፈረድበት ሊታሠር አይችልም።

አንቀጽ-18

ኢሰብአዊ አያያዝ ስለመከላከል
1. ማንኛውም ሰው ጭካኔ ከተመላበት፣ ኢሰብአዊ ከሆነ ወይም ክብሩን ከሚያዋርድ አያያዝ ወይም ቅጣት የመጠበቅ መብት አለው።
2. ማንኛውም ሰው በባርነት ወይም በግዴታ አገልጋይነት ሊያዝ አይችልም። ለማንኛውም ዓላማ በሰው የመነገድ ተግባር የተከለከለ ነው።
3. ማንኛውም ሰው “በኃይል ተገዶ” ወይም “ግዴታን ለማሟላት” ማንኛውንም ሥራ አንዲሠራ ማድረግ የተከለከለ ነው።
4. በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ 3 “በኃይል ተገዶ” ወይም “ግዴታን ለማሟላት” የሚለው ሐረግ የሚከተሉትን ሁኔታዎች አያካትትም፡-

2. The provisions of fundamental rights and freedoms specified in this chapter shall be interpreted in a manner conforming to the principles of the universal human rights’ bills, International Covenants of Human Rights and International Instruments adopted by Ethiopia,

PART ONE
HUMAN RIGHTS

Article- 14

Rights to Life, Security of Person and Liberty

Every person has the inviolable and inalienable right to life, the security of Person and liberty.

Article-15

The Right to Life

Every person has the right to life. No person may be deprived of his life except as a punishment for a serious criminal offence determined by law.

Article – 16

The Right to the Security of Person

Every has the right to protection against bodily harm.

Article – 17

The Right to liberty

1. No one shall be deprived of his liberty except on such grounds and in accordance with such procedures as are established by law.
2. No person may be subjected to arbitrary arrest, detained or imprisoned without change or conviction thereof.

Article – 18

Prohibition Against Inhumane Treatment

1. Everyone has the right to protection against cruel, inhumane or degrading treatment or punishment.
2. No one shall be held in slavery or servitude. Trafficking in human beings for whatever purpose is prohibited.
3. No one shall be required to perform forced or compulsory labour.
4. For the purpose of sub-article 3 of this Article, the phrase “forced” or “compulsory labour” shall not include the following:-

- ሀ. ማንኛውም እስረኛ በእስር ባለበት ጊዜ በሕግ መሠረት እንዲሠራ የተወሰነውን ወይም በገደብ ክእሥር በተለቀቀበት ጊዜ የሚሠራውን ማንኛውንም ሥራ፤
- ለ. ማንኛውም ወታደራዊ አገልግሎት ለመስጠት ሕሊናው የማይፈቅድለት ሰው በምትክ የሚሰጠውን አገልግሎት፤
- ሐ. የማህበረሰቡን ሕይወት ወይም ደህንነት የሚያስጋ የአስቸኳይ ጊዜ ሁኔታ ወይም አደጋ በሚያጋጥምበት ጊዜ የሚሰጥን ማንኛውም አገልግሎት፤
- መ. በሚመለከተው ሕዝብ ፈቃድ በአካባቢው የሚፈፀመውን ማንኛውንም ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ የልማት ሥራ።

አንቀጽ-19

የተያዘ ሰው መብቶች

1. ወንጀል ፈጽሟል ተብሎ የተጠረጠረና የተያዘ ማንኛውም ሰው የቀረበበት ክስና ምክንያቶቹ በዝርዝርና ወዲያውኑ በሚገባው ቋንቋ እንዲነገረው መብት አለው።
2. ማንኛውም የተያዘ ሰው ላለመናገር መብት አለው። የሚሰጠው ማንኛውም ቃል ፍርድ ቤት በማስረጃነት ሊቀርብበት እንደሚችል መረዳት በሚችለው ቋንቋ እንደተያዘ ወዲያውኑ ማስገንዘቢያ እንዲሰጠው መብት አለው።
3. ማንኛውም የተያዘ ሰው በአርባ ስምንት ሰዓታት ውስጥ ፍርድ ቤት የመቅረብ መብት አለው። ሆኖም ይህ የጊዜ ገደብ ሰውየውን ከተያዘበት ቦታ ወደ አቅራቢያው ፍርድ ቤት ለማምጣት አግባብ ባለው ግምት የሚጠይቀውን ጊዜ አይጨምርም። ወዲያውኑ ፍርድ ቤት እንደቀረበም በተጠረጠረበት ወንጀል ለመታሠር የሚያበቃ ምክንያት ያለ መሆኑ ተለይቶ እንዲገለጽለት መብት አለው።
4. የያዘው የፖሊስ መኩንን ወይም የሕግ አስከባሪ የጊዜ ገደቡ መሠረት ፍርድ ቤት በማቅረብ የተያዘበትን ምክንያት ካላስረዳ ፍርድ ቤቱ የአካል ነፃነትን እንዲያከብርለት የመጠየቅ ሊጣስ የማይችል መብት አለው። ሆኖም ፍትህ እንዳይጓደል ሁኔታው የሚጠይቅ ከሆነ ፍርድ ቤቱ የተያዘው ሰው በጥበቃ ሥር እንዲቆይ ለማዘዝ ወይም ምርመራ ለማካሄድ ተጨማሪ ጊዜ ሲጠየቅ አስፈላጊ በሆነ መጠን ብቻ ሊፈቅድ ይችላል።

- a) Any work or service normally required of a person who is under detention in consequence of a lawful order, or of a person during conditional release from such detention;
- b) In a case of conscientious objectors, any service exacted in lieu of compulsory military service;
- c) Any service exacted in cases of emergency or calamity threatening the life or wellbeing of the community with its locality.
- d) Any economic and social development activity voluntarily performed by a community with its locality.

Article – 19

Rights of Person Under Arrest

1. Any person suspected of a criminal offense and put under arrest has the right to be informed promptly and specifically, in a language he understands, of the reasons for his arrest and of any charges against him.
2. Any person under arrest has the right to remain silent. Immediately upon arrest, he has the right to be informed promptly, in a language he understands, that any statement he makes may be used as an evidence against him in court.
3. Any person put under arrest has the right to be brought before a court within 48 hours of his arrest. However, this time-limit may not include the time reasonably required for the journey to produce the person from the place of arrest to the nearest court, under appropriate circumstances. Immediately on appearance before a court, he has the right to be given prompt and specific explanation of the reasons for his arrest due to the alleged crime committed.
5. A person under arrest has an inalienable right to petition the court to order his physical release where the arresting police officer or the low-enforcer to bring him before a court within the prescribed time-limit and to provide reasons for his Arrest.

ፍርድ ቤቱ የሚያስፈልገውን ተጨማሪ የምርመራ ጊዜ ሲወሰን ኃላፊ የሆኑት የሕግ አስከባሪ ባለስልጣኖች ምርመራውን አጣርተው የተያዘው ሰው በተቻለ ፍጥነት ፍርድ ቤት እንዲቀርብ ያለውን መብት የሚያስከብር መሆን አለበት።

- 5 የተያዘ ሰው በራሱ ላይ በማስረጃነት ሊቀርብ የሚችል የእምነት ቃል እንዲሰጥ ወይም ማንኛውንም ማስረጃ እንዲያምን አይገደድም። በማስገደድ የተገኘ ማስረጃም ተቀባይነት አይኖረውም።
- 6 የተያዘ ሰው በዋስ የመፈታት መብት አለው። ሆኖም በሕግ በተደነገጉ ልዩ ሁኔታዎች ፍርድ ቤት ዋስትና ላለመቀበል ወይም በገደብ መፍታትን ጨምሮ በቂ የሆነ የዋስትና ማረጋገጫ እንዲቀርብ ለማዘዝ ይችላል።

አንቀጽ-20

የተከሰሰ ሰው መብቶች

1. በወንጀል የተከሰሰ ማንኛቸውም ሰው ክስ ከቀረበበት በኋላ ተገቢ በሆነ አጭር ጊዜ ውስጥ በመደበኛ ፍርድ ቤት ለሕዝብ ግልጽ በሆነ ችሎት የመስማት መብት አለው። ሆኖም የተከራካሪዎችን የግል ሕይወት ፣ የሕዝብን ሞራል ሁኔታና የአገሪቱን ደህንነት ለመጠበቅ ሲባል ብቻ ክርክሩ በዝግ ችሎት ሊሠማ ይችላል።
2. ማንኛቸውም የተከሰሰ ሰው ክሱ በቂ በሆነ ዝርዝር እንዲነገረውና ክሱን በጽሁፍ የማግኘት መብት አለው።
3. በፍርድ ሂደት ባለበት ጊዜ በተከሰሰበት ወንጀል እንደጥፋተኛ ያለመቆጠር በምስክርነት እንዲቀርብም ያለመገደድ መብት አለው።
4. ማንኛቸውም የተከሰሰ ሰው የቀረበውን ማንኛውንም ማስረጃ የመመልከት፣ የቀረቡበትን ምስክሮች የመጠየቅ፣ ለመከላከል የሚያስችለውን ማስረጃ የማቅረብ ወይም የማስቀረብ እንዲሁም ምስክሮቹ ቀርበው እንዲሰሙለት የመጠየቅ መብት አለው።

4. Where the interest of Justice so requires, the court may order the arrested person to remain in custody or, when requested, remand him for an additional time strictly required to carry out the necessary investigation. In determining the additional time necessary for the investigation, the court shall ensure that the responsible law enforcement authorities carryout the investigation respecting the arrested person’s right to a speedy trial.
5. No person under arrest may be compelled to make confessions or admissions which could be used in evidence against him. Accordingly, any form of evidence obtained under coercion shall not be admissible.
6. A person under arrest has the right to be released on bail. In exceptional circumstances prescribed by law, however, the court may deny bail or demand adequate guarantee for bail including t hat of conditional release of the arrested person.

Article – 20

The Right of an accused person

1. Any person accused of a criminal offense has the right to a public trail by an ordinary court of law within a reasonable period of time after having been charged. The court may, however, hear cases in a closed session only with a view to protecting the right to privacy of the parties concerned, public moral and national security.
2. Any accused person has the right to be informed, with sufficient particulars, of the charge brought against him and to be provided with the charge in writing.
3. During proceedings, he has the right to be presumed innocent until proven guilty according to law and not to be compelled to testify against himself.
4. Any accused person has the right to full access to any evidence presented against him, to examine witnesses testifying against him, to adduce or have evidence produced in his own defence, and to obtain the attendance and examination of witnesses on his behalf before the court.

5. ማናቸውም የተከሰሰ ሰው በመረጠው የሕግ ጠበቃ የመወከል ወይም ጠበቃ የማቆም አቅም በማጣቱ ምክንያት ፍትህ ሊጓደል የሚችልበት ሁኔታ ሲያጋጥም ከመንግሥት ጠበቃ የማግኘት መብት አለው።
6. ማናቸውም ሰው ክርክሩ በሚታይበት ፍርድ ቤት በተሰጠበት ትዕዛዝ ወይም ፍርድ ላይ ሥልጣን ላለው ፍርድ ቤት ይግባኝ የማቅረብ መብት አለው።
7. የፍርዱ ሂደት በማይገባው ቋንቋ በሚካሄድበት ጊዜ በመንግሥት ወጪ ክርክሩ እንዲተረጎምለት የመጠየቅ መብት አለው።

አንቀጽ-21

በጥበቃ ሥር ያለና በፍርድ የታሰረ ሰው መብቶች

1. በጥበቃ ሥር ያለ ወይም በፍርድ የታሰረ ማናቸውም ሰው ሰብአዊ ክብሩን የሚጠብቁ ሁኔታዎች የመያዝ መብት አለው።
2. ከትዳር ጓደኛው፣ ከቅርብ ዘመዶቹ፣ ከጓደኞቹ፣ ከሃይማኖት አማካሪው፣ ከሐኪሙና ከሕግ አማካሪው ጋር የመገናኘትና እንዲጎብኙት ዕድል የማግኘት መብት አለው።

አንቀጽ-22

የወንጀል ሕግ ወደ ኋላ ተመልሶ የማይሠራ ስለመሆኑ

1. ማንኛውም ሰው የወንጀል ክስ ሲቀርብበት የተከሰሰበት ድርጊት በተፈፀመበት ጊዜ ድርጊቱን መፈፀሙ ወይም አለመፈፀሙ ወንጀል መሆኑ በሕግ የተደነገገ ካልሆነ በስተቀር ሊቀጣ አይችልም። እንዲሁም ወንጀሉ በተፈፀመበት ጊዜ ለወንጀሉ ተፈፃሚ ከነበረው የቅጣት ጣሪያ በላይ የከበደ ቅጣት በማንኛውም ሰው አይወሰንም።
2. በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ 1 ድንጋጌ ቢኖርም ድርጊቱ ከተፈፀመ በኋላ የወጣ ሕግ ለተከሰሱ ወይም ለተቀጣው ሰው ጠቃሚ ሆኖ ከተገኘ ከድርጊቱ በኋላ የወጣው ሕግ ተፈፃሚነት ይኖረዋል።

5. Any accused person has the right to be represented by a legal counsel of his choice, and, if he does not in case have sufficient means to pay for such a service and miscarriage of justice would ensue as a consequence thereof, to be provided with legal representation at a state expense.
6. Any person has the right of appeal to the competent court against an order or a judgment rendered against him by the court which has first entertained the case.
7. He has the right to request for the assistance of an interpreter at a state expense when the court proceedings are conducted in a language he doesn't understand.

Article – 21

The Rights of person Held in Custody and convicted prisoner

1. Any person held in custody or one imprisoned upon conviction and sentencing has the right to be treated in conditions respecting his human dignity.
2. Such person shall have the right to obtain an opportunity to communicate with, and to be visited by, his spouse or partner, close relatives, friends, religious counsel or, medical doctor and his legal counsel.

Article – 22

Non-Retroactivity of Criminal Law

1. None shall be held guilty of any criminal offense on account of any act or omission which did not constitute a criminal offense at the time when it was committed; nor shall a heavier penalty be imposed on any person than the one that was applicable at the time when the criminal offense was committed.
2. Notwithstanding the provisions of sub-article 1 of 1 if this Article, a law promulgated subsequent to the commission of the offense shall apply if it advantageous to the accused of sentenced person.

አንቀጽ - 23
በአንድ ወንጀል ድጋሚ ቅጣት
ስለመከላከል

ማንኛውም ሰው በወንጀል ምክንያት ሕግና ሥነ-ሥርዓት ሕግ ወይም አግባብ ባላቸው ሌሎች ሕጎች መሠረት ተከሶ የመጨረሻ በሆነና ጥፋተኝነቱ በተረጋገጠበት ወይም በነፃ በተለቀቀበት ወንጀል እንደገና አይከሰስም ወይም አይቀጣም።

አንቀጽ-24

የክብርና የመልካም ስም መብት

1. ማንኛውም ሰው በማናቸውም ሥፍራ በሰብአዊ ፍብርንቱ እውቅና የማግኘት መብት አለው።
2. ማንኛውም ሰው ሰብዓዊ ክብርና መልካም ስሙ የመከበር መብት አለው።
3. ማንኛውም ሰው የራሱን ሰብዓዊ ክብርና ስሙን ሌሎች ዜጎች መብቶች ጋር በተጣጣመ ሁኔታ በነፃ የማሳደግ መብት አለው።

አንቀጽ-25

የእኩልነት መብት

ሁሉም ሰዎች በሕግ ፊት እኩል ናቸው በመካከላቸው ማንኛውም ዓይነት ልዩነት ሳይደረግ በሕግ እኩል ጥበቃ ይደረግላቸዋል። በዚህ ረገድ በዘር፣ በብሔር-ብሔረሰብ፣ በቀለም ፣ በጾታ ፣ በቋንቋ ፣ በሃይማኖት ፣ በፖለቲካ አመለካከት ፣ በማህበራዊ አመጣጥ ፣ በሃብት፣ በትውልድ፣ ወይም በሌላ አቋም ምክንያት ልዩነት ሳይደረግባቸው ሰዎች ሁሉ እኩልና ተጨባጭ የሕግ ዋስትና የማግኘት መብት አላቸው።

አንቀጽ-26

የግል ሕይወት የመከበርና የመጠበቅ መብት

1. ማንኛውም ሰው የግል ሕይወቱ፣ ግላዊነቱ የመከበር መብት አለው። ይህ መብት መኖሪያ ቤቱ፣ ሰውነቱና ንብረቱ ከመመርመር እንዲሁም በግል ይዞታው ያለ ንብረት ከመያዝ የመጠበቅ መብቶችን ያካትታል።
2. ማንኛውም ሰው በግል የሚፀፋቸውና የሚፃፉባቸው፣ በፖስታ የሚልካቸው ደብዳቤዎች፣ እንዲሁም በቴሌፎን ፣ በቴሌቪዥን፣ በኤሌክትሮኒክስ መሣሪያዎች የሚያደርጋቸው ግንኙነቶች አይደፈሩም።
3. የመንግሥት ባለሥልጣኖች እነዚህን መብቶች የማክበርና የማስከበር ግዴታ አለባቸው። አስገዳጅ ሁኔታዎች ሲፈጠሩና ብሔራዊ ደህንነትን፣ የሕዝብ ሰላምን፣ ወንጀልን በመከላከል፣ ጤናንና የሕዝብን የሞራል ሁኔታ በመጠበቅ ወይም የሌሎችን መብቶችና ነፃነቶች በማስከበር ዓላማዎች ላይ በተመሠረቱ ዝርዝር ሕጎች መሠረት ካልሆነ በስተቀር የእነዚህ መብቶች አጠቃቀም ሊገደብ አይችልም።

Article – 23
Prohibition of Double Jeopardy

No person shall be liable to be tried or punished again for an offense for which he has already been finally convicted or acquitted in accordance with the penal law, criminal procedure law or any other laws pertinent thereto.

Article – 24

Right to Honour and Reputation

1. Everyone has the right to enjoy recognition everywhere as a human person due to his creation as such.
2. Everyone has the right to respect for his human dignity, Reputation and honour.
3. Everyone has the right to the free development of his personality in a manner compatible with the rights of other citizens.

Article-25

The Right to Equality

All Persons are equal before the law and are entitled without any discrimination to the equal protection of the law. In this respect, the law shall guarantee to all persons equal and effective protection without discrimination on the grounds of race, nation-nationality, colour, sex, language, religion, political opinion, social origin, property, birth, or other status.

Article – 26

The Right to Privacy

1. Every one has the right to privacy. This right shall include the rights not be subjected to searches of his home, person or property, or the seizure of any property under his personal possession.
2. Every one has the right to the inviolability of his notes and correspondence including postal, letters, and communications, made by means of telephone, telecommunications and electronic devices.
3. Public officials shall respect and protect these rights. No restrictions may be placed on the enjoyment of such rights except in compelling circumstances and in accordance with specific laws those purposes shall be the safeguarding of national security or public peace, prevention of crimes or protection of health, public morality or the rights and freedoms of others.

አንቀጽ-27

የሃይማኖት የሀሊናና የእምነት ነፃነት

1. ማንኛውም ሰው የማሰብ የሕሊና እና የሃይማኖት ነፃነት አለው። ይህ መብት ማንኛውም ሰው የመረጠውን ሃይማኖት ወይም እምነት የመያዝ ወይም የመቀበል፣ ሃይማኖቱንና እምነቱን ለብቻው ወይም ከሌሎች ጋር በመሆን በይፋ ወይም በግል የማምለክ፣ የመከተል የመተግበር ፣ የማስተማር ወይም የመግለጽ መብቶችን ያካትታል።
2. በዚህ ሕገ-መንግሥት አንቀጽ 111 ንዑስ አንቀጽ 2 የተጠቀሰው እንደተጠበቀ ሆኖ የሃይማኖት ተከታዮች ሃይማኖታቸውን ለማስፋፋትና ለማደራጀት የሚያስችሏቸውን የሃይማኖት ትምህርትና የአስተዳደር ተቋማት ለማቋቋም ይችላሉ።
3. ማንኛውም ሰው የሚፈልገውን እምነት ለመያዝ ያለው ነፃነት በኃይል ወይም በሌላ ሁኔታ በማስገደድ መገደብ ወይም መከላከል አይችልም።
4. ወላጆችና ሌሎች ሕጋዊ አሳዳጊዎች በእምነታቸው መሠረት የሃይማኖታቸውንና የመልካም ሥነ-ምግባር ትምህርት በመስጠት ልጆቻቸውን የማሳደግ መብት አላቸው።
5. ሃይማኖትና እምነትን የመግለጽ መብት ሊገደብ የሚችለው የሕዝብን ደህንነት፣ ሰላምን፣ ጤናን፣ ትምህርትን፣ የሕዝብን የሞራል ሁኔታ፣ የሌሎችን ዜጎችን መሠረታዊ መብቶች፣ ነፃነቶችና መንግሥት ከሃይማኖት ነፃ መሆኑን ለማረጋገጥ በሚወጡ ሕጎች ይሆናል።

አንቀጽ-28

በስብዕና ላይ ስለሚፈጽሙ ወንጀሎች

ኢትዮጵያ ባፀደቀቻቸው ዓለም አቀፍ ስምምነቶችና በሌሎች የአገሪቱ ሕጎች ውስጥ “በሰው ልጆች ላይ የተፈፀሙ ወንጀሎች” ተብለው የተወሰኑትን ወንጀሎች በተለይም የሰው ዘር ማጥፋትን፣ ያለፍርድ የሞት ቅጣት እርምጃ መውሰድን፣ በአስገዳጅ ሁኔታ ሰውን መሰወርን ወይም ኢሰብአዊ የድብደባ ድርጊቶችን በፈጸሙ ሰዎች ላይ ክስ ማቅረብ በይርጋ አይታገድም፤ በሕግ አውጭዎ ክፍልም ሆነ በማንኛውም የመንግሥት አካል ውሳኔ በምህረት ወይም በይቅርታ አይታለፍም።

Article – 27

Freedom of Religion, Conscience And Belief

1. Everyone has the right to freedom of thought, conscience and religion. This right shall include the rights of any person to hold or to adopt a religion or belief of his choice, and the freedom either individually or in community with others, and in public or private, to manifest his religion or belief in worship, observance, practice and teaching.
2. With out prejudice to the provisions of sub-art.2 of Article. 111 of this constitution, believers may establish institutions of religious education and administration in order to be able propagate and organize their religion.
3. No one shall be subjected to coercion or other means which would otherwise restrict or prevent his freedom to hold a belief of his choice.
4. Parents and other legal guardians have the right to bring up their children ensuring their religious and moral education in conformity with their own convictions.
5. Freedom to express or manifest one’s own religion and belief may be subject only to such limitations as are prescribed by laws and are necessary to protect public safety, peace, health, education, public morality or the fundamental rights and freedoms of other citizens and to ensure the independence of the state from religion.

Article-28

Crimes Against Humanity

Criminal liability of persons who commit “crimes against humanity” as defined and determined by international conventions ratified by Ethiopia and other laws of the country with particular reference to genocide, summary executions, forcible disappearances or tortures shall not be barred by a statute of limitation. Such offences may not even be commuted by amnesty or pardon of the legislature or any other organ of the state.

ክፍል ሁለት
ዲሞክራሲያዊ መብቶች
አንቀጽ-29

አመለካከትና ሃሳብን በነፃ የመያዝና የመግለፅ መብት

1. ማንኛውም ሰው ያለማንም ጣልቃ ገብነት የመሰለውን አመለካከት ለመያዝ ይችላል።
2. ማንኛውም ሰው ያለማንም ጣልቃ ገብነት ሃሳቡን የመግለፅ ነፃነት አለው። ይህ መብት በአገር ውስጥም ሆነ ከአገር ውጭ በጽሁፍ ወይም በሕትመት፣ በሥነ-ጥበብ መልክ ወይም በመረጠው በማንኛውም የማሰራጨ ዘዴ ማንኛውንም ዓይነት መረጃና ሃሳብን የመሰብሰብ፣ የመበቀልና የማሰራጨት ነፃነቶችን ያካትታል።
3. የፕሬስና የሌሎች መገናኛ ብዙሃን እንዲሁም የሥነ-ጥበብ ፈጠራ ነፃነት ተረጋግጧል። የፕሬስ ነፃነት በተለይ የሚከተሉትን ሁኔታዎች ያጠቃልላል፡-
 - ሀ. የቅድሚያ ምርመራ በማንኛውም መልኩ የተከለከለ መሆኑን፤
 - ለ. የሕዝብን ጥቅም የሚመለከት ማናቸውንም መረጃ የማግኘት መብትን።
4. ለዲሞክራሲያዊ ሥርዓት አስፈላጊ የሆኑ መረጃዎች፣ ሃሳቦችና አመለካከቶች በነፃ መንሸራሸራቸውን ለሚረጋገጥ አስተያየቶችን የማስተናገድ ችሎታ እንዲኖረው የሕግ ጥበቃ ይደረግለታል።
5. በክልሉ ውስጥ በመንግሥት ገንዘብ የሚካሄድ ወይም በመንግሥት ቁጥጥር ሥር ያለ ማናቸውም መገናኛ ብዙሃን የተለያዩ አስተያየቶችን ለማስተናገድ በሚያስችለው እንዲመራ ይደረጋል።
6. እነዚህ መብቶች ገደብ ሊጣልባቸው የሚችለው "የሃሳብና መረጃ የማግኘት ነፃነት በአስተሳሰባዊ ይዘቱና ሊያስከትል በሚችለው አስተሳሰባዊ ውጤት ሊገታ አይገባውም" በሚል መርህ ላይ ተመስርተው በሚወጡ ሕጎች ብቻ ይሆናል። ሆኖም የወጣቶችን ደህንነት፣ የሰውን ክብርና መልካም ስም ለመጠበቅ ሲባል ሕጋዊ ገደቦች በእነዚህ መብቶች ላይ ሊደነገጉ ይችላሉ። የጦርነት ቅስቀሳዎች እንዲሁም ሰብአዊ ክብርን የሚነኩ የአደባባይ መግለጫዎች በሕግ የሚከለከሉ ይሆናሉ።

PART TWO
Democratic rights
Article – 29

The Right to Freely holding and expression of opinion and thought

1. Everyone has the right to hold opinions of his own perception without any one's interference.
2. Everyone has the right to freedom of expression without any interference. This right shall include freedoms to seek, receive and impart information and ideas of all kind, regardless of frontiers, at home and abroad, either orally, in writing or in print, in the form of art, or through any media of this choice.
3. Freedom of the press and other mass media and freedom of artistic creativity is guarantee. Freedom of the press shall specifically include the following elements:-
 - a. Prohibition of any form of censorship;
 - b. The right to have access to any information pertaining to public interest.
4. In order to ascertain the free flow of information, ideas and opinions which are essential to the functioning of a democratic order, the press shall, as an institution, enjoy legal protection to guarantee its operational independence and its capacity to entertain diverse opinions.
5. Any mass media in the regional state financed by and operated under the control of the government shall be carried out and managed in such a manner as to ensure its capacity to entertain diversity in the expression of opinions.
6. These rights may be limited only through laws which are enacted on the basis of the principle that "freedom of expression and information should not be limit don account of the content or effect of the point of view expressed therein". Legal limitations may, however, be laid down with regard to these rights in order to protect the wellbeing of the youth as well as the honour and reputation of individuals. Any form of propaganda for war as well as public expressions of opinion intended to injure human dignity shall be prohibited by law.

7. ማንኛውም ሰው ከላይ በተጠቀሱት መብቶች አጠቃቀም ረገድ የማይጣሱ ሕጋዊ ገደቦችን ጥሶ ከተገኘ በሕግ ተጠያቂ ሊሆን ይችላል።

አንቀጽ-30

የመሰብሰብ፣ ሰላማዊ ሰልፍ የማድረግ ነፃነትና

አቤቱታ የማቅረብ መብት

1. ማንኛውም ሰው ከሌሎች ጋር በመሆን መሣሪያ ሳይዝ በሰላም የመሰብሰብ፣ ሰላማዊ ሰልፍ የማድረግ ነፃነትና አቤቱታ የማቅረብ መብት አለው። ከቤት ውጭ የሚደረጉ ስብሰባዎችና ሰላማዊ ሰልፎች በሚንቀሳቀሱባቸው ቦታዎች በሕዝብ እንቅስቃሴ ላይ ችግር እንዳይፈጥሩ ለማድረግ ወይም በማካሄድ ላይ ያለ ስብሰባ ወይም ሰላማዊ ሰልፍ ሰላምን ፣ ዲሞክራሲያዊ መብቶችንና የሕዝብን የሞራል ሁኔታ እንዳይጥሱ ለማስጠበቅ አግባብ ያላቸው ደንቦችና ሥርዓቶች ሊደነገጉ ይችላሉ።

2. ይህ መብት የወጣቶች ደህንነት ፣ የሰውን ክብርና መልካም ስምን ለመጠበቅ፣ የጦርነት ቅስቀሳዎች እንዲሁም ሰብአዊ ክብርን የሚነኩ የአደባባይ መግለጫዎችን ለመከላከል ሲባል በሚወጡ ሕጎች መሠረት ተጠያቂ ከመሆን አያድንም።

አንቀጽ-31

የመደራጀት መብት

ማንኛውም ሰው ለማንኛውም ዓላማ ማህበር የመደራጀት መብት አለው። ሆኖም አግባብ ያለውን ሕግ በመጣስ ወይም ሕገ-መንግሥታዊ ሥርዓቱን በሕገ ወጥ መንገድ ለማፍረስ የተመሠረቱ ወይም የተጠቀሱትን ተግባራት የሚያራምዱ ድርጅቶች የተከለከሉ ይሆናሉ።

አንቀጽ-32

የመዘዋወር ነፃነትና የመኖሪያ ቦታ የመመሥረት መብት

በኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፑብሊክ ሕገ-መንግሥት አንቀጽ 32 የተደነገገው እንደተጠበቀ ሆኖ ማንኛውም የክልሉ ነዋሪ ወይም በሕጋዊ መንገድ በክልሉ ውስጥ የሚገኝ ሰው በመረጠው የክልሉ አካባቢ የመዘዋወርና የመኖሪያ ቦታ የመመሥረት፣ ስርቶ የመኖር ፣ ሃብትና ንብረት የማፍራትና የመያዝ እንዲሁም በፈለገ ጊዜ ከክልሉ የመውጣት መብት አለው።

7. Any person who is found to have violated any of the above stipulated legal limitations on the exercise of these rights, may be held liable under the law.

Article – 30

Freedom of assembly, peaceful Demonstration and the Right to petition

1. Everyone is free to assemble and demonstrate together with other peaceably and unarmed, and has the right to petition. Appropriate rules and procedures maybe provided for in the interest of public convenience relating to the location of open-air meeting and the routes of movement of demonstrators or, for the protection of democratic rights, public morality and peace during such a meeting or demonstration.

2. This right may not exonerate one from liability under laws enacted with the view to protecting the wellbeing of the youth or honour and reputation of individuals, and such other laws as are laid down to prohibit any form of propaganda for war and similar public expressions of opinion intended to injure human dignity.

Article-31

Freedom of Association

Every person has the right to freedom of association for any cause or purpose. Organizations formed, in violation of appropriate laws, or to illegally subvert the constitutional order, or which promote such activities are, however, prohibited.

Article – 32

Freedom of Movement and the Right to Establish Residence

Without prejudice to the provisions of Art, 32 of the constitution of the Federal Democratic Republic of Ethiopia, any resident of the regional state or person found therein in a legal way, has the rights to freedom of movement and establish place of abode in any area of his choice inside the regional state, live with gainful occupation, Produce and thereby possess wealth and property as well as leave the region any time he wishes to.

አንቀጽ - 33

**በሕዝባዊና መንግሥታዊ ሥራዎች
የመሠማራት መብት**

የክልሉን የሥራ ቋንቋ የሚያውቅ ማንኛውም ኢትዮጵያዊ በማናቸውም የክልሉ ሕዝባዊ መንግሥታዊ ሥራዎች ተመርጦ ወይም ተመድቦ የመሥራት መብት አለው።

አንቀጽ-34

የጋብቻ ፣ የግልና የቤተሰብ መብቶች

1. በሕግ ከተወሰነው የጋብቻ ዕድሜ የደረሱ ወንዶችና ሴቶች በዘር ፣ በብሔር-ብሔረሰብ፣ በሃይማኖት ወይም በሌሎች ምክንያቶች ልዩነት ሳይረገጧቸው የማግባትና ቤተሰብ የመመሥረት መብት አላቸው። በጋብቻ አፈፃፀም በጋብቻ ዘመንና በፍቺ ጊዜ እኩል መብት አላቸው። በፍቺ ጊዜም የልጆች መብትና ጥቅም እንዲከበር የሚያደርጉ የሕግ ድንጋጌዎች ይወጣሉ።
2. ጋብቻ በተጋቢዎች ነፃና ሙሉ ፈቃደኝነት ላይ ብቻ ይመሠረታል።
3. ቤተሰብ የሕብረተሰብ የተፈጥሮ መሠረታዊ መነሻ ነው። ስለሆነም ከሕብረተሰቡና ከመንግሥት ጥበቃ የማግኘት መብት አለው።
4. በሕግ በተለይ በሚዘረዘረው መሠረት በሃይማኖት ወይም በባሕል የህግ ሥርዓቶች ላይ ተመሥርተው ለሚፈፀሙ ጋብቻዎች እውቅና የሚሰጥ ሕግ ሊወጣ ይችላል።
5. ይህ ሕግ-መንግሥት የግልና የቤተሰብ ሕግን በተመለከተ በተከራካሪዎች ፈቃድ፣ በሃይማኖቶች ወይም በባሕሎች ሕጎች መሠረት መዳኘትን አይከለክልም። ዝርዝሩ በሕግ ይወሰናል።

አንቀጽ - 35

የሴቶች መብት

1. ሴቶች ይህ ሕግ-መንግሥት በአረጋገጣቸው መብቶችና ጥበቃዎች በመጠቀም ረገድ ከወንዶች ጋር እኩል መብት አላቸው።
2. ሴቶች በዚህ ሕግ-መንግሥት በተደነገገው መሠረት በጋብቻ ከወንዶች ጋር እኩል መብት አላቸው።

Article – 33

**The Right to Engage in public
And Governmental occupations**

Any Ethiopian who understands the working language of the regional state has the right to work in any of the region’s public of governmental employment positions to be obtained either through electrical or placement procedures.

Article – 34

Marital, personal and Family Rights

1. Men and women, who have attained marriageable age, have, without distinction as to race, nation- nationality, religion or any other grounds, the right to marry and found a family. They have equal rights while entering into, during marriage and at the time of divorce. Legal provisions shall be provided with the view to ensuring the protection of rights and interests of children at the time of divorce.
2. Marriage shall be entered into only with the free and full consent of the intending spouses.
3. The family is the natural, fundamental unit of the society. Accordingly, it is entitled to the right of protection by society and the state.
4. In accordance with provisions to be specified by law, a law given recognition to marriage concluded under systems of religious or customary laws may be enacted.
5. This constitution shall not preclude the adjudication of disputes relating to personal and family laws in accordance with religious or customary laws, with the consent of the parties to the dispute. Particulars shall be determined by law.

Article-35

Right of Women

1. Women shall, in the enjoyment of right and protections provided for by this constitution, have equal right with men.
2. Women have equal rights with men in marriage as prescribed by this constitution.

3. ሴቶች በበታችነትና በልዩነት ሲታዩ በመቆታቸው ምክንያት የደረሰባቸው የታሪክ ጠባሳ ከግምት ውስጥ በማስገባት ይኸው የታሪክ ጠባሳ እንዲታረምላቸው በተጨማሪ የድጋፍ እርምጃዎች ተጠቃሚ የመሆን መብት አላቸው። በዚህ ረገድ የሚወሰዱት እርምጃዎች ዓላማ አላቸው። በዚህ ረገድ የሚወሰዱት እርምጃዎች ዓላማ በፖለቲካዊ፣ በማህበራዊና በኢኮኖሚያዊ መስኮች እንዲሁም በመንግሥትና በግል ተቋሞች ውስጥ ሴቶች ከወንዶች ጋር በእኩልነት ተወዳዳሪና ተሳታፊ እንዲሆኑ ለማድረግ እንዲቻል ልዩ ትኩረት ለመስጠት ነው።
4. ሴቶች ከጎጂ ልማድ ተዕዕኖ ለመላቀቅ ያላቸውን መብት መንግሥት ማስከበር አለበት። ሴቶችን የሚጨቁኑ ወይም በአካላቸው ወይም በእምሯቸው ላይ ጉዳት የሚያስከትሉ ሕጎች፣ ወጎችና ልማዶች የተከለከሉ ናቸው።
5. ሴቶች የቅጥር፣ የሥራ እድገት የክፍያና ጡረታን የማስተላለፍ እኩል መብት አላቸው።
6. በመንግሥት መሥሪያ ቤቶች ወይም በግል ድርጅቶች ተቀጥረው የሚሠሩ ሴቶች፡-
 - ሀ. የወሊድ ፈቃድ ከሙሉ የመወዝ ክፍያ ጋር የማግኘት መብት አላቸው። የወሊድ ፈቃድ ርዝመት ሴቷ የምትሠራውን ሥራ ሁኔታ፣ የህፃኑንና የቤተሰቡን ደህንነት ከግምት ውስጥ በማስገባት በሕግ ይወሰናል።
 - ለ. የወሊድ ፈቃድ በሕግ በሚወሰነው መሠረት ከሙሉ የደመወዝ ክፍያ ጋር የሚሰጥ የእርግዝና ፈቃድን ሊጨምር ይችላል።
7. ሴቶች በእርግዝና በወሊድ ምክንያት የሚደርስባቸውን ጉዳት ለመከላከል ጤንነታቸውን ለማስጠበቅ የሚያስችል የቤተሰብ ምጣኔ ትምህርት፣ መረጃና አቅም የማግኘት መብት አላቸው።
8. ሴቶች ንብረት የማፍራት፣ የማስተዳደር ፣ የመቆጣጠር፣ የመጠቀምና የማስተላለፍ መብት አላቸው። በተለይ መሬትን በመጠቀም፣ በማስተላለፍ፣ በማስተዳደርና በመቆጣጠር ረገድ ከወንዶች ጋር እኩል መብት አላቸው። እንዲሁም ውርስን በሚመለከት በእኩልነት የመታየት መብት አላቸው።

3. Taking into account the historical scar suffered by them due to their prolonged treatment with inequality and discrimination, women are in order to have such a scar rectified in their favour, entitled to enjoy additional affirmative measures. The purpose of such measures shall of course to be provide with special attention to women so as to enable them compete and participate on the basis of equality with men in political, social and economic fields as well as in public and private institutions.
4. The state shall enforce the right with the women have to extricate themselves from the influences of harmful customs, laws, customs and practices that are meant to oppress or cause physical or mental harm to women are prohibited.
5. Women shall have the right to equality with regard to employment, promotion, pay and the transfer of pension entitlements.
6. Women employed by and working for public bodies or private organizations shall:-
 - a. Have the right to maternity leave with full pay. The duration of maternity leave shall be determined by law taking into account the nature of the work, the health of the mother as well as the wellbeing of the child and the family.
 - b. Maternity leave may, in accordance with the provisions of law, include pre-natal leave with full pay.
7. With the view to preventing harm arising form pregnancy and child birth and in order to safeguard their health, women have the right of access to family-planning education, information and capacity.
8. Women have the right to acquire, administer, control, use and transfer property. In particular, they have equal rights with men, as regards the use, transfer, administration and control of land. They shall also enjoy equal treatment with respect to inheritance.

9. ሴቶች በብሔራዊ ክልሉ የልማት ፖሊሲዎች እቅዶችና ፕሮጀክቶች ዝግጅትና አፈፃፀም በተለይ የሴቶችን ጥቅም በሚነኩ ፕሮጀክቶች ላይ ሃሳባቸውን በተሟላ እንዲሰጡ የመጠየቅ መብት አላቸው።

አንቀፅ-36

የሕፃናት መብት

1. ማንኛውም ሕፃን የሚከተሉት መብቶች አሉት።

- ሀ. በሕይወት የመኖር
- ለ. ስምና ዜግነት የማግኘት
- ሐ. ወላጆቹን ወይም በሕግ የማሳደግ መብት ያላቸውን ሰዎች የማወቅና የእነሱም እንክብካቤ የማግኘት፤
- መ. ጉልበቱን ከሚበዘብዙ ልማዶች የመጠበቅ፣ በትምህርቱ፣ በጤናውና በደህንነቱ ላይ ጉዳት የሚያደርሱ ሥራዎችን እንዲሠራ ያለመገደድ ወይም ከመሥራት የመጠበቅ፤
- ሠ. በትምህርት ቤቶች ወይም በሕፃናት ማሳደጊያ ተቋሞች ውስጥ በአካሉ ላይ ከሚፈፀም ወይም ከጭካኔ ኢሰብአዊ ከሆነ ቅጣት ነፃ የመሆን።

2. ሕፃናትን የሚመለከቱ እርምጃዎች በሚወስዱበት ጊዜ መንግሥታዊ ወይም በግል የበጎ አድራጎት ተቋሞች ፣ በፍርድ ቤቶች፣ በአስተዳደር ባለሥልጣኖች ወይም በሕግ አውጭ አካላት የሕፃናት ደህንነት በቀደምትነት መታሰብ አለበት።

3. ወጣት አጥፊዎች፣ በማረሚያ ወይም በማቋቋሚያ ተቋሞች የሚገኙና በመንግሥት እርዳታ የሚያድጉ ወጣቶች በመንግሥት ወይም በግል እንዳለማውታን ተቋሞች ውስጥ የሚገኙ ወጣቶች ከአዋቂዎች ተለይተው መያዝ አለባቸው።

4. ከጋብቻ ውጭ የተወለዱ ሕፃናት በጋብቻ ከተወለዱ ሕፃናት ጋር እኩል መብት አላቸው።

5. መንግሥት ለእንደማውታን ልዩ ጥበቃ ያደርግላቸዋል። በጉዳይያዊ የሚያድጉበትን ሥርዓት የሚመቻቹና የሚያስፋፉ እንዲሁም ደህንነታቸውንና ምህርታቸውን የሚያራምዱ ተቋሞች እንዲመሠረቱ ያበረታታል።

9. Women have the right to full consultation in the formulation of plans and development policies of the national regional state as well as the designing, preparation and execution of projects, and particularly in the case of projects affecting the interest of women.

Article -36

The Rights of Children

1. Every child has the following rights:-

- a. To life
- b. To a name and nationality,
- c. To know and be cared for by his parents or legal guardians,
- d. Not to be subjected to exploitative practices, neither to be required nor permitted to perform work which may be hazardous or harmful to his education, health or wellbeing,
- e. To be free from corporal punishment or cruel and inhumane treatment in schools and other institutions responsible for the care and upbringing of children.

2. In all actions concerning children undertaken by public and private welfare institutions, courts of law, administrative authorities or legislative bodies, the primary consideration shall be the best interests of the child.

3. Juvenile offenders admitted to corrective or rehabilitative institutions, and juveniles who become wards of the state or who are placed in public or private orphanages, shall be kept separately from adults.

4. Children born out of wedlock shall have the same rights as children born of wedlock.

5. The state shall accord special protection to orphans and shall encourage the establishment of institutions which ensure and promote their adoption and advance their welfare, and education thereof.

አንቀጽ-37

ፍትህ የማግኘት መብት

1. ማንኛውም ሰው በፍርድ ሊወሰን የሚገባውን ለፍርድ ቤት ወይም ለሌላ በሕግ የዳኝነት ሥልጣን ለተሰጠው አካል የማቅረብና ውሳኔ ወይም ፍርድ የማግኘት መብት አለው።
2. በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ 1 የተመለከተው ውሳኔ ወይም ፍርድ፡-
 - ሀ. ማንኛውም ማህበር የአባላቱን የጋራ ወይም የግል ጥቅም በመወከል፣ ወይም
 - ለ. ማንኛውንም ቡድን ተመሳሳይ ጥቅም ያላቸውን ሰዎች የሚወክል ግለሰብ ወይም የቡድን አባል የመጠየቅና የማግኘት መብት አለው።

አንቀጽ-38

የመምረጥና የመመረጥ መብት

1. ማንኛውም ኢትዮጵያዊ በቀለም፣ በዘር፣ በብሔር-ብሔረሰብ፣ በፆታ፣ በቋንቋ፣ በሃይማኖት፣ በፖለቲካ ወይም በሌላ አመለካከት ወይም አቋም ላይ የተመሠረተ ልዩነት ሳይደረግበት የሚከተሉት መብቶች አሉት፡-
 - ሀ. በቀጥታና በነፃነት በመረጣቸው ተወካዮች አማካኝነት በሕዝብ ጉዳይ አስተዳደር የመሳተፍ፣
 - ለ. በማናቸውም የመንግሥት አስተዳደር እርከን በጊዜው በሚካሄደው የመንግሥት ምርጫ እድሜው 18 ዓመት ሲሞላ በሕግ መሠረት የመምረጥና እድሜው 21 ዓመት ሲሞላ ደግሞ የመመረጥ መብት አለው።
2. ምርጫው ሁሉን አቀፍ፣ በሁሉም እኩልነት ላይ የተመሠረተና መራጨ፣ ሕዝብ ፈቃዱን በምስጢር ድምፅ አሰጣጥ ሥርዓት በነፃነት የሚገልፅበት ዋስትና የሚሰጥ መሆን አለበት።
3. በፖለቲካ ድርጅቶች፣ በሠራተኞች፣ በንግድ አሠሪዎችና በሙያ ማህበራት ለመሳተፍ ድርጅቱ የሚጠይቀውን ጠቅላላና ልዩ የአባልነት መስፈርት የሚያሟላ ማንኛውም ሰው በፍላጎቱ አባል የመሆን መብቱ የተከበረ መሆን አለበት።

Article – 37

Right of Access to justice

1. Everyone has the right to bring a justifiable matter to, and to obtain a decision or judgment by a court of law or any other competent body with judicial power.
2. The decision or judgment referred to under sub-art. 1 of this Article hereof may also be sought by:-
 - a. Any association representing the collective or individual interest of its members, or
 - b. Any group or person who is member of, or represents a group with similar interests.

Article – 38

The Right to Vote and to be Elected

1. Every Ethiopian has, without any discrimination, based on colour, race, nation-nationality, sex, language, religion, political or other opinion or status, the following rights:-
 - a. To take part in conduct of public affairs, directly and through freely chosen representatives,
 - b. To vote on the attainment of 18 years of age and to be elected on the attainment of 21 years of age, throughout periodically conducted elections to any public office at any level of state administration, in accordance with law.
2. Elections shall be carried out on the basis of universal and equal suffrage and have to be held under secret ballot ultimately guaranteeing the free expression of the will of the electorate.
3. The right of everyone to be a member of his own will in a political organization, labour- union, business organization, or employers’ or professional association shall be respected if he meets the special and general requirements stipulated by such organization.

4. በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ 2 በተመለከቱት ድርጅቶች ውስጥ ለጎረቤት ቦታዎች የሚካሄዱ ምርጫዎች ነፃና ዲሞክራሲያዊና በሆነ መንገድ ይፈጽማሉ።
5. የዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ 3 እና 4 ድንጋጌዎች የሕዝብን ጥቅም ሰፊ ባለ ሁኔታ የሚነኩ እስከሆነ ድረስ በሕዝባዊ ድርጅቶች ላይ ተፈጻሚዎች ይሆናሉ።

አንቀጽ-39

የአማራ ብሔራዊ ክልል ሕዝብ መብቶች

የአማራ ብሔራዊ ክልል ሕዝብ በኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፑብሊክ ሕገ-መንግሥት የራሱን እድል በራሱ የመወሰን እስከ መገንጠል ድረስ ያለው መብቱ በማናቸውም መልኩ ያለገደብ የተጠበቀ ነው። በዚህም መሠረት የብሔራዊ ክልሉ ሕዝብ፡-

1. የራሱን ብሔራዊ ማንነት የመጠበቅና የማስከበር፣ ቅርሱንና ታሪኩን የመንከባከብና የማበልፀግ እንዲሁም በቋንቋው የመጠቀም፣ ቋንቋውን የማሳደግ፣ ባሕሉን የመግለፅ፣ የማዳበርና የማስፋፋት መብት አለው።
2. በራሱ መልክዓ-ምድራዊ ክልል ውስጥ የራሱን ጉዳይ በራሱ የመጨረስ፣ ራሱን በራሱ የማስተዳደርና እንዲሁም በፌዴራሉ መንግሥት ውስጥ በነፃነት፣ አድልዎ በሌለበት ተገቢና ፍትሃዊ በሆነ የውክልና አግባብ ውጤታማ ተሳትፎ የማድረግ መብት አለው።
3. የአማራ ብሔራዊ ክልል ሕዝብ ራሱን የማስተዳደር መብት ሕዝቡ በሰፊረብት መልክዓምድር ራሱን የሚያስተዳድርባቸውን መንግሥታዊ ተቋማት የማቋቋምና በፌዴራሉ መንግሥት አስተዳደር ውስጥ ሚዛናዊ ውክልና የማግኘት መብቶችን ያጠቃልላል።
4. በዚህ አንቀጽ ከንዑስ አንቀጽ 1 እስከ ንዑስ አንቀጽ 3 የተጠቀሱት መብቶች ታገዱ፣ ተረገጡ ወይም ተሸራረፉ ብሎ ባመነበትና ባንድነት ሥር ሆኖ ሊያስተካክላቸው ባልቻለበት ጊዜ በኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፑብሊክ ሕገ-መንግሥት አንቀጽ 39 በተደገገው መሠረት የራሱን እድል በራሱ እስከ መገንጠል ድረስ የመወሰን መብቱን ተግባራዊ ያደርጋል።

4. Elections to positions of responsibility within any of the organizations referred to under sub – art 2 of this Article hereof shall be conducted in a free and democratic manner.
5. The provisions of sub-arts. 3 and 4 of this Article hereof shall apply to civic organizations which may significantly affect the public interest.

Article -39

The Rights of the Peoples of the Amhara National Regional State

The unconditional right of the peoples of the Amhara National Regional State to self-determination including secession as has been enshrined in the constitution of the Federal Democratic Republic of Ethiopia is, in any way, guaranteed and protected without any form of restriction. Accordingly, the people of the National Regional State:-

1. Has the right to preserve its own National identity and strive towards its due respect, maintain, enrich and care for its legacy and history as well as utilize and enhance its own language, assert its own culture, develop and promote same.
2. It also has, within the geographical limit of its territory, the right to the final determination of its own affairs, exercise self-government as well as enjoy an effective participation in the system of the federal government in a freer, nondiscriminatory, appropriate, fair and equitable means of representation.
3. The right of the peoples of the Amhara National Regional State to exercise self-government shall include those rights to establish governmental institutions of administrative purposes within the geographical area of its inhabitation as well as obtain an equitable representation in the administrative arrangement of the federal government.
4. Where it is of the opinion that the rights mentioned under sub-arts. 1-3 of this Article hereof have been suspended, abrogated or abridged and hence could no longer be rectified under the circumstances, while in unity, it shall exercise its right of self-determination up to secession in accordance with the provisions of Article 39 of the Constitution of the Federal Democratic Republic of Ethiopia.

5. ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ሕዝቦች በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ 4 መሠረት ያላቸው የራስን እድል በራስ የመወሰን እስከ መገንጠል መብት በሥራ ላይ የሚውለው፡-
 - ሀ. የመገንጠል ጥያቄው በብሔር-ብሔረሰቡ ወይም በሕዝቡ ምክር ቤት ሁለት ሦስተኛ ድምጽ ድጋፍ ተቀባይነት ማግኘቱ ሲረጋገጥ፣
 - ለ. የፌዴራሉ መንግሥት የብሔር-ብሔረሰቡ ወይም የሕዝቡ ምክር ቤት የመገንጠል ውሳኔ በደረሰው በሦስት ዓመታት ጊዜ ውስጥ ለጠያቂው ብሔር-ብሔረሰብ ወይም ሕዝብ ሕዝብ-ውሳኔ ሲያደራጅ፣
 - ሐ. የመገንጠል ጥያቄው በሕዝብ ውሳኔው የአብላጫ ድምጽ ሲደገፍ፣
 - መ. የፌዴራሉ መንግሥት መገንጠሉን ለመረጠው ብሔር-ብሔረሰብ ወይም ሕዝብ ምክር ቤት ሥልጣኑን ሲያስረክብ እና
 - ሠ. በሕግ በሚወሰነው መሠረት የንብረት ክፍፍል ሲደረግ ነው።
6. በዚህ አንቀጽ ከንዑስ አንቀጽ 1 እስከ ንዑስ አንቀጽ 5 የተጠቀሱት ብሔራዊ መብቶች በክልሉ ውስጥ ለሚገኙት የኸምራ፣ የአዊና የኦሮሞ ሕዝቦችም ይሠራሉ።
7. በዚህ ሕገ-መንግሥት ውስጥ “ብሔር-ብሔረሰብ” ወይም “ሕዝብ” ማለት ቀጥሎ የተገለጹትን ባሕርያት የሚያሳይ ማህበረሰብ ነው። ሰፊ ያለ የጋራ ጠባይ የሚያንፀባርቅ ባሕር ወይም ተመሳሳይ ልምዶች ያላቸው፣ ሊግባቡት የሚችሉበት የጋራ ቋንቋ ያላቸው፣ የጋራ ወይም የተዛመደ ሕልውና አለን ብለው የሚያምኑ የሥነ-ልቦና አንድነት ያላቸውና በአብዛኛው በተያያዘ መልካም ድር የሚኖሩ።

አንቀጽ-40

የንብረት መብት

1. በክልሉ ውስጥና ከክልሉ ውጭ የሚኖር ማንኛውም ኢትዮጵያዊ የግል ንብረት ባለቤት መሆኑ ይከበርለታል። ይህ መብት የሕዝብን ጥቅም ለመጠበቅ በሌላ ሁኔታ በሕግ እስካልተወሰነ ድረስ ንብረት የመያዝና በንብረት የመጠቀም ወይም የሌሎች ዜጎችን መብቶች እስካልተቃረነ ድረስ ንብረት የመሸጥ፣ የማውረስ ወይም በሌላ መንገድ የማስተላለፍ መብቶችን ያካትታል።

5. The right of Nation-nationalities and peoples to self-determination up to secession as contained under sub – art, 4 of this Article hereof, may only come into effect:-
 - a. Where it is ascertained that the demand for secession under consideration has been accepted by an approval of the supporting vote of the two-thirds majority of the council belonging to the nation-nationality or people concerned,
 - b. When the federal government organizes a referendum which must take place within the there years from the time it nation-nationality or people concerned,
 - c. When the demand for secession is supported by a majority vote ion the said referendum,
 - d. When the Federal Government will have transferred its powers to the council of the nation – nationality or people opting to secede, and
 - e. When the division of assets is effected in a manner prescribed by law.
6. The National rights stipulated under sub-art, 1-5 of this Article hereof shall apply with respect to the peoples of Himara, Awi and Oromia as well.
7. “Nation-Nationality” or “people”, for the purpose of the constitution, is a group of people who have or share a large measure of a common culture or similar customs, mutual intelligibility of language, belief in a common or related identities, a common psychological make-up, and who inhabit an identifiable, pre-dominantly contiguous territory.

Article – 40

The Right to Property

1. Any Ethiopian residing inside or outside the regional state has the right to the ownership of private property. Unless otherwise prescribed by law on account of public interest, this right shall include the right to acquire, to use and, in a manner compatible with the rights of other citizens, to dispose of such property by sale or bequest or to transfer it otherwise.

2. ለዚህ አንቀጽ ዓላማ “የግል ንብረት ማለት በክልሉ ውስጠና ከክልሉ ውጭ የሚኖር ማንኛውም ኢትዮጵያዊ ወይም ሕጋዊ ሰውነት በሕግ የተሰጣቸው አገር አቀፍ ወይም ክልላዊ ማኅበራት ወይም አግባብ ባላቸው ሁኔታዎች በሕግ በተለይ በጋራ የንብረት ባለቤቶች እንዲሆኑ የተፈቀደላቸው ማህበረሰቦች፣ በጉልበታቸው፣ በፈጠራ ችሎታቸው ወይም በካፒታላቸው ያፈሩት ተጨባጭ የሆነና የተጨባጭነት ጠባይ ሳይኖረው ዋጋ ያለው ውጤት ነው።
3. የገጠርም ሆነ የከተማ መሬትና የተፈጥሮ ሃብት ባለቤትነት መብት የመንግሥትና የሕዝብ ብቻ ነው። መሬት የማይሸጥ የማይለወጥ የክልሉ ሕዝብ የጋራ ንብረት ነው።
4. የክልሉ አርሶ አደሮች መሬት በነፃ የማግኘትና ከመሬታቸው ያለመፈናቀል መብታቸው የተከበረ ነው። አፈፃፀሙ በሕግ ይወሰናል።
5. በክልሉ የሚገኙ አርብቶ-አደሮች ለግጦሽም ሆነ ለእርሻ የሚጠቀሙበት መሬት በነፃ የማግኘት የመጠቀምና ከመሬታቸው ያለመፈናቀል መብት አላቸው። አፈፃፀሙ በሕግ ይወሰናል።
6. የመሬት ባለቤትነት የሕዝብ መሆኑ እንደተጠበቀ ሆኖ የክልሉ መንግሥት ለግል ባለሃብቶች በሕግ የሚወሰን ክፍያ በመሬት የመጠቀም መብታቸውን ያስከብርላቸዋል። ዝርዝሩ በህግ ይወሰናል።
7. በክልሉ ውስጥ ወይም ከክልሉ ውጭ የሚኖር ማንኛውም ኢትዮጵያዊ በጉልበቱ ወይም በገንዘቡ በመሬት ላይ ለሚገነባው ቋሚ ንብረት ወይም ለሚያደርገው ቋሚ መሻሻል ሙሉ መብት አለው። ይህም መብት የመሸጥ፣ የመለወጥ፣ የማውረስ፣ የመሬት ተጠቃሚነቱ ሲቋረጥ ደግሞ ንብረቱን የማንሳት፣ ባለቤትነቱን የማዛወር ወይም የካሳ ክፍያ የመጠየቅ መብቶችን ያካትታል። ዝርዝሩ በሕግ ይወሰናል።

2. “Private property” for the purpose of this Article, shall mean any tangible or intangible product which has value and is produced by the labour, creativity, enterprise or capital of any Ethiopian individual residing inside or outside the regional state, nation-wide or regional state, nation-wide or regional associations which enjoy juridical personality under the law, or in appropriate circumstances, by communities specifically empowered by law to own property in common.
3. The right to ownership of rural and urban land, as well as of all natural resources, is exclusively vested in the state and the people as a whole. Land is a common property of the peoples of the regional state and hence shall not be subject to sale or to other means of exchange.
4. The peasants of the regional state have the right to obtain land without payment and the protection against eviction from their possessions thereof. Its implementation shall be determined by law.
5. The cattle-raisers or pastoralists residing in the regional state have the right to obtain, free of charge, land for grazing and cultivation as well as the right to use and not be displaced from their own land-holdings. Its implementation shall be determined by law.
6. Without prejudice to the people’s right to the ownership of land, the regional state shall ensure the right of private proprietors to the use of land on the basis of payment arrangements established by law. Particulars shall be determined by law.
7. Any Ethiopian residing inside or outside the regional state shall have the full right to the immovable property he builds and to the permanent improvements he brings about on the land by his labour or capital. This right shall include the rights to alienate, to bequeath, and, where the right of use expires, to remove his property, transfer his title, or claim compensation for it. Particulars shall be determined by law.

8. የግል ንብረት ባለቤትነት መብት እንደተጠበቀ ሆኖ የክልሉ መንግሥት ለሕዝብ ጥቅም አስፈላጊ ሆኖ ሲያገኘው ተመጣጣኝ ካሳ በቅድሚያ በመክፈል የግል ንብረትን ለመውሰድ ይችላል።

አንቀጽ-41

የኢኮኖሚ-የማኅበራዊና የባሕል

መብቶች

1. የክልሉ ነዋሪ የሆነ ወይም በክልሉ ውስጥ ለመኖር የሚፈልግ ማንኛውም ኢትዮጵያዊ በክልሉ ውስጥ በማንኛውም የኢኮኖሚ እንቅስቃሴ የመሰማራትና ለመተዳደሪያው የመረጠውን ሥራ የመሥራት መብት አለው።
2. ማንኛውም የክልሉ ነዋሪ መተዳደሪያውን፣ ሥራውንና ሙያውን የመምረጥ መብት አለው።
3. የክልሉ ነዋሪዎች ሁሉ በመንግሥት ገንዘብ በሚካሄዱ ማህበራዊ አገልግሎቶች በአኩልነት የመጠቀም መብት አላቸው።
4. የክልሉ መንግሥት የጤና፣ የትምህርትና ሌሎች ማህበራዊ አገልግሎቶችን ለሕዝብ ለማቅረብ በየጊዜው እየጨመረ የሚሄድ ሃብት ይመድባል።
5. የክልሉ መንግሥት የአካልና የአእምሮ ጉዳተኞችን፣ አረጋጊያንና ያለወላጅ ወይም ያለአሳዳጊ የቀሩ ሕፃናትን ለማቋቋምና ለመርዳት የክልሉ ኢኮኖሚ አቅም በፈቀደው ደረጃ እንክብካቤ ያደርጋል።
6. የክልሉ መንግሥት ለሥራ አጠኝና ለችግረኞች ሥራ ለመፍጠር የሚያስችሉ ፖሊሲዎችን ይከተላል፤ እንዲሁም በሚያካሄደው የሥራ ዘርፍ ውስጥ የሥራ እድል ለመፍጠር የሥራ ፕሮግራሞችን ያወጣል፤ ፕሮጀክቶችን ያካሂዳል።
7. የክልሉ መንግሥት የክልሉ ነዋሪዎች ጠቃሚ ሥራ የማግኘት ዕድላቸው እየሰፋ እንዲካሄድ ለማድረግ አስፈላጊ እርምጃዎችን ይወስዳል።
8. ገበሬዎችና አርብቶ አደሮች በየጊዜው እየተሻሻለ የሚሄድ ኑሮ ለመኖር የሚያስችላቸውንና ለብሔራዊ ሃብት ካደረጉት የምርት አስተዋፅኦ ጋር በተመጣጣኝ የሆነ ለምርት ውጤቶቻቸው ተገቢነት ያለው ዋጋ የማግኘት መብት አላቸው።

8. Without prejudice to the right to private property, the regional state may expropriate private property for public purposes subject to payment in advance of compensation commensurate to the value of the property in question.

Article-41

Economic Social and Cultural Rights

1. Any Ethiopian who resides or desires to reside in the regional state has the right to freely engage in any economic activity and to pursue a livelihood of his choice anywhere within the regional territory.
2. Every resident of the regional state has the right to choose his means of livelihood, occupation and profession thereof.
3. All residents of the regional state have the right to equal access to and hence use the publicly founded and undertaken social services.
4. The regional state has the obligation to allocate ever-increasing resources to provide for public health, education and other social services.
5. The regional state shall, within the available capacity of the regional economy, allocate resources to provide rehabilitation and assistance to the physically and mentally disabled, the aged and to children who are left without parents or guardians.
6. The regional state shall pursue policies which aim at creating job opportunities for the unemployed and the poor and shall accordingly undertake programmes and public works' projects.
7. The regional state shall take all measures necessary to increase opportunities for the residents of the region to find gainful employment thereto.
8. Farmers and pastoralists or cattle-raisers have the right to obtain fair prices for their products, that would lead to improvement in their conditions of life and to enable them to gain an equitable share of the national wealth commensurate with their contribution in the realization of the output thereof.

➤ የክልሉ መንግሥት የኢኮኖሚና ማህበራዊ ልማት ፖሊሲዎችን በሚተልምበት ጊዜ በዚህ ዓላማ መመራት አለበት።

9. የክልሉ መንግሥት የባሕርና የታሪክ ቅርሶችን የመንከባከብና ለሥነ-ጥበብና ለስፖርት መስፋፋት አስተዋፅኦ የማድረግ ኃላፊነት አለበት።

አንቀጽ-42

የሠራተኞች መብት

1. የፋብሪካና የአገልግሎት ሠራተኞች የእርሻ ሠራተኞች፣ ገበሬዎች፣ ሌሎች የገጠር ሠራተኞች ከተወሰነ የኃላፊነት ደረጃ በታች ያሉና የሥራ ጠባያቸው የሚፈቅድላቸው የመንግሥት ሠራተኞች፡-

ሀ. የሥራና የኢኮኖሚ ሁኔታዎችን ለማሻሻል በማህበር የመደራጀት መብት አላቸው። ይህ መብት የሠራተኛ ማህበራትንና ሌሎች ማህበራትን የማደራጀት፣ ከአሠሪዎችና ጥቅማቸውን ከሚነሱ ሌሎች ድርጅቶች ጋር የመደራደር መብቶችን ያካትታል።

ለ. ከዚህ በላይ በዚህ ንዑስ አንቀጽ ሥር የተመለከቱት የሠራተኛ ክፍሎች ሥራ ማቆምን ጨምሮ ቅሬታ የማሰማት መብት አላቸው።

ሐ. ከፍ ብሎ በዚህ ንዑስ አንቀጽ በፊደል ተራ ቁጥሮች ሀ እና ለ መሠረት እውቅና ባገኙት መብቶች ለመጠቀም የሚችሉት የመንግሥት ሠራተኞች በሕግ ይወሰናሉ።

መ. ሌቶች ሠራተኞች ለተመሳሳይ ሥራ ተመሳሳይ ክፍያ የማግኘት መብታቸው የተጠበቀ ነው።

2. ሠራተኞች በአግባቡ የተወሰነ የሥራ ሰዓት ፣ እረፍት የመዝናኛ ጊዜ፣ በየጊዜው ከክፍያ ጋር የሚሰጡ የእረፍት ቀናት፣ ደመወዝ የሚከፈልባቸው የሕዝብ በዓላት እንዲሁም ጤናማና አደጋ የማያደርስ የሥራ አካባቢ የማግኘት መብት አላቸው።

3. እነዚህን መብቶች ተግባራዊ ለማድረግ የሚወጡ ሕጎች በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ 1 መሠረት እውቅና ያገኙትን መብቶች ሳይቀንሱ የተጠቀሱት ዓይነት የሠራተኛ ማህበራት ስለሚቋቋሙበትና የጋራ ድርድር ስለሚካሄድበት ሥርዓት ይደነግጋሉ።

• The regional state shall be guided by this objective while formulating economic and social development policies.

9. The regional state has the responsibility to protect and preserve historical and cultural legacies, and to contribute to the promotion of the arts and sports.

Article – 42

Rights of Labour

1. Factory and service workers, farmers, farm-laboures, other rural workers and government employees whose work compatibility allows for it and who are below a certain level of responsibility:-

a. Have the right to form associations to improve their conditions of employment and economic well-being. This right includes the rights to form trade unions and other associations to bargain collectively with employers or other organizations that affect their interests.

b. The categories of workers referred to under this preceding sub-article hereof, here of, have the right to expresses grievances, including the right to strike.

c. Government employees who may be able to enjoy the rights provided for under the stipulations of 9a) and (b) of this sub-article hereof, shall be determined by law.

d. Women workers have the right to equal pay for equal work.

2. Workers have the right to reasonably determined working hours, rest, leisure, and periodic leaves with pay, remuneration for public holidays as well as healthy and safe working environment.

3. Without prejudice to the rights recognized under sub-article 1 of this article, laws enacted for the implementation of such rights shall establish procedures for the formation of trade unions and the regulation of the collective bargaining process thereor.

አንቀጽ-43

የልማት መብት

1. የክልሉ ነዋሪዎች የኑሮ ሁኔታቸውን የማሻሻልና የማያቋርጥ እድገት የማግኘት መብታቸው የተጠበቀ ነው።
2. የክልሉ ነዋሪዎች በብሔራዊ ልማት የመሳተፍ በተለይም አባል የሆኑበትን ማህበረሰብ በሚመለከቱ ፖሊሲዎችና ፕሮጀክቶች ላይ ሃሳባቸውን እንዲሰጡ የመጠየቅ መብት አላቸው።
3. የልማት እንቅስቃሴ ዋና ዓላማ የክልሉን ነዋሪዎች እድገትና መሠረታዊ ፍላጎቶች መሟላት ይሆናል።

አንቀጽ-44

የአካባቢ ደህንነት መብት

1. የክልሉ ነዋሪዎች ንፁህና ጤናማ በሆነ አካባቢ የመኖር መብት አላቸው።
2. የክልሉ መንግሥት በሚያካሂዳቸው ፕሮግራሞች ምክንያት የተፈናቀሉ ወይም ኑሯቸው የተካካላቸው ሰዎች ሁሉ በመንግሥት በቂ እርዳታ ወደ ሌላ አካባቢ መዘዋወርን በመንግሥት በቂ እርዳታ ወደ ሌላ አካባቢ መዘዋወር ጨምሮ ተመጣጣኝ የሆነ የገንዘብ ወይም ሌላ አማራጭ ማካካሻ የማግኘት መብት አላቸው።

ምዕራፍ አራት

የክልሉ መንግሥት አደረጃጀትና

የሥልጣን ክፍፍል

አንቀጽ-45

የክልሉ አስተዳደር እርከኖች

1. ክልሉ በክልል ፣ በወረዳዎችና በቀበሌዎች የተዋቀረ ነው። ይሁን እንጂ የክልሉ ምክር ቤት አስፈላጊ ሆኖ ሲያገኘው ሌሎች የአስተዳደር እርከኖችን ሊያዋቅርና ሥልጣንና ተግባራቸውን በሕግ ሊወስን ይችላል።
2. በክልሉ ውስጥ የሚገኙ የክምራ፣ የአዎና የኦሮሞ ሕዝቦች የራሳቸው ምክር ቤት ይኖራቸዋል።

Article-43

The Right to Development

1. The residents of the regional state have the right to improve their conditions of life and enjoy sustainable development.
2. The residents of the regional state have the right to participate in the national development and, in particular, to be consulted with respect to policies and projects affecting their community.
3. The basic aim of development activities shall be to enhance the capacity of the inhabitants of the regional state for development and to meet their basic needs.

Article – 44

Environmental Rights

1. The residents of the regional state have the right to a clean and healthy environment.
2. All persons who may have been displaced or whose livelihoods have been adversely affected as a result of the programmes undertaken by the regional state have the right to obtain commensurate monetary or other alternative means of compensation, including relocation with adequate state assistance.

CHAPTER FOUR

ORGANIZATION OF THE

REGIONAL

STATE AND ITS ALLOCATION OF

POWERS

ARTICLE-45

ADMINISTRATIVE HIERARCHIES

OF THE REGIONAL STATE

1. The Regional State is hierarchically structured in such a way as to comprise the Regional, woreda and kebele administrative units. The Regional Council may, however, establish other administrative hierarchies and thereby determine by law their respective power and duties, as may find it necessary.
2. The people of Himara, Awi and Oromia inhabiting the regional state shall have their own councils.

3. በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ 2 ሥር የተደነገገው እንደተጠበቀ ሆኖ በክልሉ ውስጥ የሚገኙ ሌሎች ብሔር ብሔረሰቦችና ሕዝቦች ውክልና በልዩ ሁኔታ የሚታይ ይሆናል፡ ዝርዝሩ በሕግ ይወሰናል።
4. በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ 1 ሥር ስለክልሉ የአስተዳደር እርከኖች የተደነገገው እንደተጠበቀ ሆኖ በክልሉ ውስጥ የሚገኙ ከተሞች ልማታቸውን የሚያፋጥን የራሳቸው ም/ቤት ሊኖራቸው ይችላል። ዝርዝሩ በሕግ ይወሰናል።

አንቀጽ-46

የክልሉ መንግሥት የሥልጣን አካላት

1. የክልሉ መንግሥት ህግ አውጪ አካል የክልሉ ምክር ቤት ሲሆን የብሔራዊ ክልላዊ መንግሥቱ ከፍተኛ የሥልጣን አካል ሆኖ ተጠሪነቱ ለወከለው ሕዝብ ነው።
2. የክልሉ ከፍተኛ የሕግ አስፈጻሚ አካል የክልሉ መስተዳድር ምክር ቤት ሲሆን ተጠሪነቱ ለክልሉ ምክር ቤት ነው።
3. የክልሉ የዳኝነት ሥልጣን የክልሉ ፍርድ ቤቶች ብቻ ነው።

አንቀጽ-47

የክልሉ መንግሥት ሥልጣንና ተግባር

1. በኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፑብሊክ ሕገ-መንግሥት ውስጥ በውል ተለይተው ለፌዴራሉ መንግሥት ወይም ለፌዴራሉ መንግሥትና ለክልሉ በጋራ ከተሰጡት ሥልጣንና ተግባራት ውጭ ያለ ማናቸውም ሥልጣንና ተግባር የክልሉ መንግሥት ሥልጣንና ተግባር ይሆናል።
2. በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ 1 ሥር የሠፈረው አጠቃላይ ድንጋጌ እንደተጠበቀ ሆኖ ክልላዊ መንግሥቱ፡-
 - 2.1 የክልሉን የኢኮኖሚና ማህበራዊ ልማት ፖሊሲ፣ ስትራቴጂና ዕቅድ ያወጣል ፣ ያስፈጽማል፤
 - 2.2 የክልሉን ሕገ-መንግሥትና ሌሎች ሕጎች ያወጣል፣ ያስፈጽማል፤
 - 2.3 የፌዴራሉ መንግሥት በሚያወጣው ሕግ መሠረት መሬትንና የተፈጥሮ ሃብትን ያስተዳድራል።

3. Without prejudice to the provisions laid down under sub-art. 2 of this Article hereof, the representation of other nationalities and peoples setting in the regional state shall be taken care of with special considerations. Particulars shall be determined by law.
4. Without prejudice to the stipulations laid down under sub art. 1 of this Article, with regard to the administrative hierarchies of the regional state hereof, urban centers within the regional state may have their own councils with the view to enhancing their development. Particulars shall be determined by law.

Article -46

Organs of power of the Regional State

1. The Regional Council, being the legislative organ of the regional state, shall be the supreme organ of state powers and thus be accountable to the people it represents thereof.
2. The highest executive organ of the regional state is the council of the regional government and shall be accountable to the regional council.
3. The judicial power of the regional state reside solely and exclusively in the regional judiciary.

Article- 47

Powers and Duties of the Regional State

1. All powers and duties outside those dully and explicitly reserved to the federal state or otherwise to the federal and regional states in common within the constitution of the Federal Democratic Republic of Ethiopia shall henceforth be the powers and duties of the regional state.
2. Without prejudice to the generality of the foregoing provisions stipulated under sub-art. 1 of this Article hereof, the regional state:-
 - 2.1 Sets out the economic and social development policy, strategy and plan of the regional state and works towards their implementation thereof;
 - 2.2 Enacts and executes the constitution and other laws of the regional state;
 - 2.3 Administers land and natural resources, in accordance with laws enacted by the federal state;

- 2.4 ራስን በራስ ማስተዳደርን ዓላማው ያደረገ ክልላዊ መስተዳድር ያዋቅራል፤ የሕግ የበላይነት የሰፈነበት ዲሞክራሲያዊ ሥርዓት ይገነባል፤ የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፑብሊክ ሕገ-መንግሥትንና ይህንን ሕገ-መንግሥት ይጠብቃል/ ይከላከላል፤
- 2.5 የክልሉን መስተዳድር ሠራተኞች አስተዳደርና የሥራ ሁኔታዎች በተመለከተ ሕግ ያወጣል፤ ያስፈጽማል፤ ይህንን በሚያስፈጽምበት ጊዜ የሀገሪቱን የትምህርት፣ የሥልጠናና የልምድ መመዘኛዎች ከግምት ውስጥ ማስገባት ይኖርበታል፤
- 2.6 የክልሉን የፖሊሲ ኃይል ያደራጃል፤ ይመራል፤ የክልሉን ሠላምና ፀጥታ ይጠብቃል፤
- 2.7 የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፑብሊክ ሕገ-መንግሥት አንቀጽ 28 ንዑስ አንቀጽ 1 እና የዚህ ሕገ-መንግሥት አንቀጽ 28 ድንጋጌዎች እንደተጠበቁ ሆነው በሕግ መሠረት ምህረት ወይም ይቅርታ ያደርጋል፤
- 2.8 ለክልሉ በተወሰነው የገቢ ምንጭ ግብርና ሌሎች ታክሶችን ይጥላል፤ ይሰበስባል፤ የራሱን በጀት ያወጣል፤ ያስፈጽማል፤
- 2.9 ከክልል መስተዳድሩና ከግል ድርጅቶች ተቀጣሪዎች ላይ የሥራ ግብር ይጥላል፤ ይሰበስባል፤
- 2.10 የገጠር መሬት መጠቀሚያ ክፍያን ይወስናል፤ ይሰበስባል፤
- 2.11 የእርሻ ሥራ ገቢ ግብር ይጥላል፤ ይሰበስባል፤
- 2.12 በክልሉ ውስጥ በግል ባለቤትነት ሥር ከሚገኙ ቤቶችና ሌሎች ንብረቶች በሚገኝ ገቢ ላይ ግብር ይጥላል፤ ይሰበስባል፤ በክልል መስተዳድሩ በባለቤትነት ሥር ባሉ ቤቶችና ሌሎች ንብረቶች በሚገኝ ገቢ ላይ ግብር ይጥላል፤ ይሰበስባል፤ በክልል መስተዳድሩ በባለቤትነት ሥር ባሉ ቤቶችና ሌሎች ንብረቶች ላይ ኪራይ ያስከፍላል፤
- 2.13 በክልል መስተዳድሩ ባለቤትነት ሥር ከሚገኙ የልማት ድርጅቶች ላይ የንግድ ትርፍ፣ የሥራ ግብርና የሽያጭና የኤክሳይድ ታክሶችን ይጥላል፤ ይሰበስባል፤

- 2.4 Constitutes a regional government on the basis and objective of self administration, establishes and builds up a democratic order, wherein the rule of law prevails, safeguards and defends the constitution of the Federal Democratic Republic of Ethiopia as well as this constitution;
- 2.5 Enacts laws regarding working conditions of civil-servants of the regional government and strives towards their implementation thereof, provided, however, that it shall take into account the standard criteria of the country in relation to education, training and working experience, while executing such laws;
- 2.6 Organizes and directs the regional police force and thereby protects peace and security of the regional state;
- 2.7 Without prejudice to the provisions of art. 28 sub-art.1 of the constitution of the Federal Democratic Republic of Ethiopia and Art. 28 of this constitution, grants amnesty or pardon in accordance with law;
- 2.8 Levies and collects taxes and other duties on any source of revenue reserved to the jurisdiction of the regional state as well as prepares and issues its own budget and implements thereof;
- 2.9 Levies and collects income tax on and from the employees of the regional government and private enterprises;
- 2.10 Determines and collects rural land user fees;
- 2.11 Levies and collects agricultural income tax;
- 2.12 Levies and collects tax on and from the revenue generated from houses and properties under private ownership situated in the regional state, and collects rental payments from houses and other forms of property under public ownership of the regional government;
- 2.13 Levies and collects business profit, personal income, sales and excise taxes on and from development enterprises operated under the ownership of the regional government;

2.14 ከፌዴራሉ መንግሥት ጋር፡-

- ሀ. በጋራ ከሚያቋቁሟቸው የልማት ድርጅቶች የሚገኘውን የንግድ ትርፍ ግብር፣ የሥራ ግብርና፣ የሽያጭና የኤክሳይዝ ታክሶችን በሕጉ መሠረት ይካፈላል፤
- ለ. ከድርጅቶች የንግድ ትርፍና ከባለአክሲዮኖች የትርፍ ድርሻ ላይ ግብርና የሽያጭ ታክሶችን በሕጉ መሠረት ይካፈላል፤
- ሐ. ከከፍተኛ የማዕድን ሥራዎችና ከማናቸውም የፔትሮሊየምና የጋዝ ሥራዎች የሚገኘውን የገቢ ግብርና የሮያሊቲ ክፍያዎች በሕጉ መሠረት ይካፈላል፡፡

2.15 በክልል መስተዳደሩ አካላት ከሚሰጡ ፈቃዶችና አገልግሎቶች የሚመነጨ ክፍያዎችን ይወስናል ይሰበስባል፤

2.16 ከደን የሚገኘውን የሮያሊቲ ክፍያ ይወስናል፤ ይሰበስባል፤

2.17 በክልሉ ውስጥ ማናቸውም የተፈጥሮ አደጋ ሲያጋጥም ወይም የሕዝብን ጤንነት አደጋ ላይ የሚጥል በሽታ ሲከሰት የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ አውጥቶ በሥራ ላይ ያውላል፡፡

ምዕራፍ አምስት
ስለክልሉ ምክር ቤት
አንቀጽ-48

ስለክልሉ ምክር ቤት አባላት

1. የክልሉ ምክር ቤት አባላት ነፃ፣ ቀጥተኛ፣ ትክክለኛ በሆነና ድምጽ በምስጢር በሚሰጥበት ሥርዓት በየአምስት ዓመቱ በሕዝብ ይመረጣሉ፡፡
2. የምክር ቤቱ አባላት በአንድ የምርጫ ክልል ውስጥ ከሌሎች ተወዳዳሪዎች መካከል አብላጫ ድምጽ ያገኘ ተወዳዳሪ አሸናፊ በሚሆንበት የምርጫ ሥርዓት ይመረጣሉ፡፡ የተለየ ውክልና እንደሚያስፈልጋቸው የታመነባቸው አናሣ ብሔረሰቦችና ሕዝቦች በምርጫ በምክር ቤቱ ውስጥ ይወክላሉ፡፡ ዝርዝሩ በሕግ ይወሰናል፡፡

2.14 Together with the federal state:-

- a) Shares, in accordance with law, business profit, personal income, sales and excise taxes generated from development enterprises jointly established thereto;
- b) Shares, in accordance with law, sales and other taxes derived from business profits of companies and dividends due to share-holders;
- c) Shares, in accordance with law, income tax derived from large-scale mining and all petroleum and gas operations and royalties on such operations.

2.15 Determines and collects, fees generated from licensing and delivery of other services rendered by the organs of the regional government;

2.16 Fixes and collects royalty to be derived from forest resources;

2.17 Where natural calamity is faced or any disease endangering public health, declares and implements state of emergency decree throughout the regional state.

Chapter five
The council of the Regional state
Article – 48
Members of the Regional Council

1. Members of the Regional council shall be elected by the people for a term of every five years in a direct, free and fair elections held by secret ballot.
2. Members of the council shall be elected in an electoral system, whereby a candidate with the majority vote wins, amongst candidates within one electoral district. The minority of nationalities and peoples that are believed to deserve special representation shall be represented in the council through an electron. Particulars shall be determined by law.

3. የምክር ቤቱ አባላት የመላው የክልሉ ሕዝብ ተወካዮች ናቸው። ተገዥነታቸውም፡-
 - ሀ. ለሕገ መንግሥቱ፤
 - ለ. ለመረጣቸው ሕዝብና
 - ሐ. ለራሳቸው ሕሊና ብቻ ይሆናል።
4. ማንኛውም የምክር ቤቱ አባል በምክር ቤቱ ውስጥ በሚሰጠው ድምጽ ወይም አስተያየት ምክንያት አይከሰስም፤ አስተዳደራዊ እርምጃም አይወሰድበትም።
5. ማንኛውም የክልል ምክር ቤት አባል ከባድ ወንጀል ካልተያዘ በስተቀር ያለምክር ቤቱ ፈቃድ አይያዝም፤ በወንጀልም አይከሰስም።
6. ማንኛውም የምክር ቤቱ አባል የመረጠው ሕዝብ አመኔታ ባጣበት ጊዜ በሕግ መሠረት ከምክር ቤት አባልነቱ ይወገዳል።

አንቀጽ-49

የክልሉ ምክር ቤት ሥልጣንና ተግባር

1. የክልሉ ምክር ቤት በዚህ ሕገ-መንግሥት መሠረት የክልሉ ሕግ አውጭ አካል ነው።
2. የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፑብሊክ ሕገ-መንግሥት ድንጋጌ እንደተጠበቀ ሆኖ ምክር ቤቱ በብሔራዊ ክልሉ የውስጥ ጉዳዮች ላይ የበላይ የፖለቲካ ሥልጣን ባለቤት ነው።
3. በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ 1 እና 2 ድንጋጌዎች ሥር የሠፈረው አጠቃላይ ሥልጣን እንደተጠበቀ ሆኖ ምክር ቤቱ በተለይ የሚከተሉት ዝርዝር ሥልጣንና ኃላፊነቶች ይኖሩታል፡-
 - 3.1 በዚህ ሕገ-መንግሥት መሠረት የፌዴራሉ ሕገ-መንግሥትና ለሎች ሕጎችን የማይፀድቁ ልዩ ሕጎችን ያወጣል፤
 - 3.2 የሕዝቡን ብዛት፣ የክልሉን ስፋትና ማህበረ-ኢኮኖሚያዊ እንቅስቃሴ ግምት ውስጥ በማስገባት በክልሉ ውስጥ ተጨማሪ የአስተዳደር እርከኖችን ወይም የራስ በራስ አስተዳደራዊ አካባቢዎችን ያቋቁማል፤

3. Members of the council are representatives of the peoples in the regional state as a whole. Accordingly, they are governed by and responsible to:-
 - a. The constitution,
 - b. The will of the people and
 - c. Their own conscience.
4. No member of the council may be prosecuted on account of any vote he casts or opinion he expresses in the council proceedings; nor shall any administrative action be taken against any member on such grounds.
5. No member of the regional council may be arrested or prosecuted without the permission of the council except in the case of flagrante delicto for a serious offense.
6. Any number of the council shall in accordance with law, be removed from his membership of the council upon loss of confidence by the electorate.

ARTICLE-49

POWERS AND DUTIES OF THE REGIONAL COUNCIL

1. The Regional Council is, in accordance with this constitution, the legislative organ of the regional state.
2. Without prejudice to the provisions of the constitution of the Federal Democratic Republic of Ethiopia, the
3. Without prejudice to the generality of the jurisdiction indicated under the provisions of sub-arts. 1 and 2 of this Article hereof, the council shall have the following specific powers and responsibilities:-
 - 3.1 Issues various laws, in accordance with this constitution and other laws thereto;
 - 3.2 Establishes additional administrative hierarchies, or self-administrative areas within the limit of the Regional state, taking into account the density of the inhabiting population, territorial extent of the region as well as the socio-economic activity of its inhabitants;

- 3.3 የፌዴራሉ መንግሥት ስልጣን እንደተጠበቀ ሆኖ ከአጎራባች ብሔራዊ መንግሥታት ጋር የሚደረጉ ስምምነቶችን ያፀድቃል፤
- 3.4 የራሱን አፈ-ገባዔና ምክትል አፈ-ገባዔ ይመርጣል፤ ለምክር ቤቱ ሥራ የሚያስፈልጉት ቋሚና ጊዜያዊ ኮሚቴዎች ይሰይማል፤
- 3.5 ከምክር ቤቱ አባላት መካከል ርዕሰ መስተዳድሩን በምርጫ ይሰማል፤ በርዕሰ መስተዳድሩ አቅራቢነት የክልሉን መስተዳድር ምክር ቤት አባላት ሹመት ያፀድቃል፤
- 3.6 በርዕሰ መስተዳድሩ አቅራቢነት የክልሉን ጠቅላይ ፍ/ቤት ፕሬዚደንት፣ ምክትል ፕሬዚደንት፣ ዋና ኦዲተርና ምክትል ዋና ኦዲተርን ይሾማል፤
- 3.7 የክልሉን ጠቅላይ፣ ከፍተኛ የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤቶች ያቋቁማል፤ ዳኞችን ይሾማል፤
- 3.8 የኦዲትና ሌሎች የቁጥጥር አካላትን ያቋቁማል፤
- 3.9 በሕገ መሠረት ምህረት ያደርጋል፤ የክልሉን ሠላምና ፀጥታ ለመጠበቅ የሚያስፈልጉ መመሪያዎችን ያወጣል፤ የፀጥታና የፖሊስ ኃይሉን ያቋቁማል፤
- 3.10 የብሔራዊ ክልላዊ መስተዳድሩን ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ልማት ፕሮግራሞች ያፀድቃል፤
- 3.11 የብሔራዊ ክልሉን የገቢ ምንጮች የሚመለከቱ ሕጎችን ያወጣል፤ የራሱን በጀት መርምሮ ያፀድቃል፤
- 3.12 ለማህበራዊ አገልግሎቶች መስፋፋት፣ ለኢኮኖሚያዊ ልማት መፋጠንና ለዲሞክራሲያዊ ሥርዓት ግንባታ አስፈላጊ የሆኑ ተቋማትን ያቋቁማል፤
- 3.13 ለክልሉ መንግሥት በተከለለው የገቢ ምንጭ በክልሉ ውስጥ ግብርና ታክስ ይጥላል፤
- 3.14 የክልል መስተዳድሩን የሠራተኛ አስተዳደርና የሥራ ሁኔታዎችን በተመለከተ ሕግ ያወጣል፤

- 3.3 Without prejudice to the jurisdiction of the federal state, ratifies agreements concluded with the neighboring national regional states adjoining thereto;
- 3.4 Elects its own speaker and Deputy Speaker of the council and designates permanent and ad-hoc committees essential to conduct its business;
- 3.5 Designates the Head of Government by election of him from among the members of the council and approves the proposed appointment of members of the Council of the Regional Government submitted to it by the Head of Government;
- 3.6 Appoints the president and vice-president of the regional supreme court as well as the auditor general and deputy auditor general of the regional state, upon their presentation by the head of government;
- 3.7 Establishes the regional supreme, high and first instance courts and thereby appoints their respective judges;
- 3.8 Establishes audit and other inspection bodies of its own;
- 3.9 Grants amnesty in accordance with law, issues directives necessary for the protection of peace and security of the regional state and thereby establishes its own security and police force;
- 3.10 Approves the social and economic development programs of the national regional government;
- 3.11 Enacts laws with regard to the sources of revenue of the national regional state as well as examines and approves its own budget;
- 3.12 Establishes such institutions as are of paramount importance for the expansion of social services, acceleration of economic development and building up of democratic order;
- 3.13 Levies taxes and duties, throughout the region, on those sources of revenue reserved to the regional state;
- 3.14 Enacts laws concerning the administration of civil employees of the regional government and their conditions of service;

3.15 በዚህ ሕገ-መንግሥት አንቀጽ 47 ንዑስ አንቀጽ 2/17/ ሥር ለክልሉ መንግሥት በተሰጠው ሥልጣን መሠረት የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ያወጣል፤

3.16 የሀገሪቱንና የክልሉን ሕግጋት መንግሥታት፣ አዋጆችና ሌሎች ሕጎችን በክልሉ ውስጥ ተግባራዊ ለማድረግ የሚያስችሉ ዝርዝር የማስፈፀሚያ ደንቦችን ያወጣል፤

3.17 የክልሉን ርዕሰ መስተዳድርና ሌሎች የክልሉን መንግሥት ባለሥልጣናት ለጥያቄ ይጠራል፤ የአስፈጻሚውን አካል አሠራር ይመረምራል፡፡

አንቀጽ-50

ስለክልሉ ምክር ቤት ጽ/ቤት

1. የክልሉ ምክር ቤት የራሱ ጽ/ቤት ይኖረዋል፡፡
2. የጽ/ቤቱ ሥልጣንና ተግባር በሕግ ይወሰናል፡፡

አንቀጽ-51

ስለምክር ቤቱ አፈ-ጉባዔ አስያዳሪና የሥራ ዘመን

1. የክልሉ ምክር ቤት አፈ-ጉባዔ በዚህ ሕገ-መንግሥት አንቀጽ 49 ንዑስ አንቀጽ 3/4/ መሠረት ከምክር ቤቱ አባላት መካከል በምርጫ የሚሰየም ሆኖ ተጠሪነቱ ለክልሉ ምክር ቤት ነው፡፡
2. የአፈ-ጉባዔው የሥራ ዘመን የክልሉ ምክር ቤት የሥራ ዘመን ይሆናል፡፡

አንቀጽ-52

የአፈ-ጉባዔው ሥልጣንና ተግባር

የክልሉ ምክር ቤት አፈ-ጉባዔ በዚህ ሕገ-መንግሥት መሠረት የሚከተሉት ሥልጣንና ተግባራት ይኖሩታል፡-

1. የምክር ቤቱን መደበኛና አስቸኳይ ሰብሰባዎች ይጠራል ይመራል፤
2. ምክር ቤቱን በሦስተኛ ወገኖች ዘንድ ይወክላል፤
3. የምክር ቤቱን ጽ/ቤት ያደራጃል፤ ጠቅላላ የአስተዳደር ሥራዎችን በበላይነት ይመራል፤
4. ምክር ቤቱ በአባሎቹ ላይ እንዲወሰድ የወሰነውን የዲስፕሊን እርምጃ ያስፈጽማል፤
5. በክልሉ ምክር ቤት የሚሰጡትን ሌሎች ተግባራት ያከናውናል፡፡

3.15 Declares a state of emergency decree, in accordance with the power bestowed upon the regional state under art. 47 sub-art.2/17/ of this constitution hereof;

3.16 Issues detailed regulations of execution which shall be enabling to implement both the national and regional constitutions, proclamations and other laws, throughout the regional state;

3.17 Calls for questioning the head of the regional government and other officials of the regional state and thereby examines the workings of the executive organ thereof.

Article-50

Secretariat of the Regional Council

1. The Regional Council shall have its own secretariat.
2. The powers and duties of the secretariat shall be determined by law.

Article – 51

Designations and Term of office Of the Speaker of the Council

1. The Speaker of the regional council is, upon being designated as such through his election from among the members of the council pursuant to Art. 49 sub-art. 3/4/ of this constitution hereof, accountable to the regional council.
2. The term of office of the speaker shall be that of the regional council.

Article-52

Powers and Duties of the Speaker

The speaker of the Regional council shall, in accordance with this constitution, have the following power and duties:-

1. Calls and presides over ordinary and extra-ordinary sessions of the council;
2. Represents the council in its relation with third parties:-
3. Organizes the secretariat of the council and directs or superintends over all its general administrative activities thereof;
4. Enforces disciplinary actions which the council takes against its members;
5. Performs such other functions as may be assigned to him by the regional council.

አንቀጽ-53
የምክትል አፈ-ጉባዔው ሥልጣንና
ተግባር

ምክትል አፈ-ጉባዔው ተጠሪነቱ ለአፈ-ጉባዔውና ለክልሉ ም/ቤት ሆኖ፡-

1. በአፈ-ጉባዔው ተለይተው የሚሰጡትን ተግባራት ያከናውናል፤
2. አፈ-ጉባዔው በማይኖርበት ወይም ሥራውን ለማከናወን በማይችልበት ጊዜ ተክቶ ይሠራል።

አንቀጽ-54
የምክር ቤቱ የስብሰባ ጊዜና የሥራ
ዘመን

1. የክልሉ ምክር ቤት ቢያንስ በዓመት ሁለት ጊዜ መደበኛ ስብሰባ ያደርጋል።
2. ከምክር ቤቱ አባላት መካከል ከሁለት ሦስተኛው በላይ የሚሆኑት በስብሰባው ላይ ከተገኙ የስብሰባው ምልአተ-ጉባዔ ይሆናል። የምክር ቤቱ ውሳኔ በስብሰባው ላይ በተገኙ የምክር ቤቱ አባላት የአብላጫ ድምፅ ይተላለፋል።
3. የክልሉ ምክር ቤት አባላት የሚመረጡት ለአምስት ዓመታት ነው። የሥራ ዘመኑ ከማብቃቱ ከአንድ ወር በፊት አዲስ ምርጫ ተካሂዶ ይጠናቀቃል። የቀድሞው ምክር ቤት የሥራ ዘመን በተጠናቀቀ በአንድ ወር ጊዜ ውስጥ አዲሱ ምክር ቤት ሥራውን ይጀምራል።
4. ምክር ቤቱ መደበኛ ስብሰባ በማያደርግበት ወቅት አፈ-ጉባዔው አስቸኳይ ስብሰባ ሊጠራ ይችላል። የክልሉ ርዕሰ መስተዳድር ወይም ከምክር ቤቱ አባላት መካከል ከአንድ ሦስተኛ በላይ የሚሆኑ አስቸኳይ ስብሰባ እንዲጠራ ከጠየቁ አፈ-ጉባዔው የምክር ቤቱን ስብሰባ የመጥራት ግዴታ አለበት።
5. የክልሉ ምክር ቤት ስብሰባ በግልጽ ይካሄዳል። ሆኖም ስብሰባው በዝግ እንዲካሄድ በምክር ቤቱ አባላት ወይም በክልሉ አስፈጻሚ አካል ከተጠየቀና ከምክር ቤቱ አባላት መካከል ከግማሽ በላይ የሚሆኑት ጥያቄውን ከደገፉት ምክር ቤቱ ዝግ ስብሰባ ሊያደርግ ይችላል።

አንቀጽ-55
የምክር ቤቱ ውሳኔዎችና ውስጣዊ የአሠራር
ሥነ-ሥርዓቶች

1. በዚህ ሕገ-መንግሥት ውስጥ ተገልጾ በተለይ ካልተደነገገ በስተቀር ማናቸውም ውሳኔዎች የሚተላለፉበት በስብሰባው ላይ በተገኙት የምክር ቤቱ አባላት አብላጫ ድምፅ ይሆናል።
2. ምክር ቤቱ ውስጣዊ አሠራሩንና የሕግ አወጣጡን ሂደት አስመልክቶ ዝርዝር ደንቦችን ሊያወጣና በሥራ ላይ ሊያውል ይችላል።

Article-53
Powers and Duties of The Deputy
speaker

The Deputy speaker, with his accountability being to the Speaker and the regional council respectively, shall:-

1. Undertakes such duties as may specifically be rendered to him by the speaker;
2. Performs, in the capacity of the Speaker, in case of absence or inability of the latter to discharge his duties.

Article -54
Meeting Time and Term of Office of
the Council

1. Calls and presides over ordinary and extra-ordinary sessions of the council;
2. Represents the council in its relation with third parties;
3. Organizes the secretariat of the council and directs or superintends over all its general administrative activities thereof;
4. Enforces disciplinary actions which the council takes against its members;
5. Performs such other functions as may be assigned to him by the regional council.

Article – 55
Decisions and Internal Working
Procedures of The Council

1. Unless otherwise expressly provided for in this constitution hereof, all decisions of the council shall be passed by a majority vote of its members present and voting at a meeting.
2. The council may adopt specific rules and regulations governing its internal operations and legislative processes and implement same thereof.

ምዕራፍ ስድስት
ስለክልሉ ሕግ አስፈጻሚ አካል
አንቀጽ-56

የአስፈጻሚነት ሥልጣን

1. የአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግሥት ከፍተኛ የአስፈጻሚነት ሥልጣን የተሰጠው ለርዕሰ መስተዳድሩና ለክልሉ መስተዳድር ምክር ቤት ነው።
2. ርዕሰ መስተዳድሩና የክልሉ መስተዳድር ምክር ቤት ተጠሪነታቸው ለብሔራዊ ክልሉ ምክር ቤት ነው።
3. የክልሉ መስተዳድር ምክር ቤት አባላት በመንግሥት ተግባራቸው በጋራ ለሚያሳልፉት ውሳኔና ለሚፈጽሙት ተግባር የጋራ ኃላፊነት አለባቸው።

አንቀጽ-57

የክልሉ መስተዳድር ምክር ቤት

1. የክልሉ መስተዳድር ምክር ቤት ርዕሰ መስተዳድሩ ምክትል ርዕሰ መስተዳድሩ፣ የአስፈጻሚ ቢሮዎች ኃላፊዎችና በሕግ በሚወሰነው መሠረት ሌሎች አባላት የሚገኙበት አካል ነው።
2. የክልሉ መስተዳድር ምክር ቤት ሰብሰቢ ርዕሰ መስተዳድሩ ነው።
3. የክልሉ መስተዳድር ምክር ቤት ተጠሪነቱ ለርዕሰ መስተዳድሩ ነው።
4. ሆኖም የክልሉ መስተዳድር ምክር ቤት በሚወሰነው ውሳኔ ለክልሉ ምክር ቤት ተጠሪ ይሆናል።

አንቀጽ-58

የክልሉ መስተዳድር ምክር ቤት

ሥልጣንና ተግባር

የፌዴራሉ ሕገ-መንግሥት ድንጋጌ እንደተጠበቀ ሆኖ የክልሉ መስተዳድር ምክር ቤት ከዚህ በታች የተመለከቱት ሥልጣንና ተግባራት ይኖሩታል፡-

1. በክልሉ ምክር ቤትና በፌዴራሉ መንግሥት የወጡ ሕጎችና የተላለፉ ውሳኔዎች በክልሉ ውስጥ በሥራ መተርጎማቸውን ያረጋግጣል፤ መመሪያዎችን ይሰጣል፤

Chapter Six
The executive organ of the
Regional state
Article -56

Powers of Execution

1. The highest executive power of the Amhara National Regional State is vested in the Head and the Council of the Regional government.
2. Accordingly, the head and the Council of the Regional Government are accountable to the National-Regional Council.
3. members of the Council of The Regional Government shall have collective responsibility for any decision they pass or any duty they perform in common with regard to their official state functions.

Article-57

Council of the Regional Government

1. The Council of the Regional Government is an organ consisting of the Head of Government, Deputy head of Government, heads of Executive Bureaux as well as such other members as may be determined by law.
2. The chair-person of the Council of the Regional Government is the head of Government.
3. Accordingly, the Council of the Regional Government is accountable the Head of Government.
4. In all its decisions, however, the Council of the Regional government shall be responsible to the regional council

Article – 58

Powers and Duties of the Council of The Regional Government

Without prejudice to the provisions of the Constitution of the Federal Democratic Republic of Ethiopia, the Council of the Regional Government shall have the following powers and duties hereunder:-

1. Ensures, throughout the region, the implementation of laws enacted and decisions passed by the Federal State and the Regional Council respectively, and renders directives thereto;

2. የክልል መስተዳድሩን አስፈጻሚ አካላትና የሌሎች ተቋማት አደረጃጀት ይወስናል፤ ሥራቸውን ይከታተላል፤ ይመራል፤
3. በዚህ ሕገ-መንግሥት አንቀጽ 45 ንዑስ አንቀጽ 1 እና አንቀጽ 49 ንዑስ አንቀጽ 3/2/ ድንጋጌዎች ሥር ለክልሉ ምክር ቤት የተሰጠው ሥልጣን እንደተጠበቀ ሆኖ በክልሉ ውስጥ ከሚገኙ ወረዳዎችና ቀበሌዎች የሚቀርቡ የግዛት ሽግሽግ ወይም ማስተካከያ ጥያቄዎችን አጣርቶ ይወስናል፤
4. የክልሉን ዓመታዊ በጀት ያዘጋጃል፤ ለክልሉ ምክር ቤት ያቀርባል፤ ሲፀድቅም በተግባር ላይ እንዲውል ያደርጋል፤
5. የክልሉን ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ ልማት ፖሊሲዎችና ስትራቴጂዎች ይነድፋል፤ የሕግ ረቂቆችን ለክልሉ ምክር ቤት አቅርቦ ያስፀድቃል፤ የተወሰነውንም ያስፈፅማል፤
6. በክልሉ ውስጥ ሕግና ሥርዓት መከበሩን ያረጋግጣል፤ በሕግ መሠረት ይቅርታ ያደርጋል፤
7. የክልሉ ምክር ቤት በሚሰጠው ሥልጣን መሠረት ደንቦችንና መመሪያዎችን ያወጣል፤
8. የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ረቂቅ አዘጋጅቶ ለክልሉ ምክር ቤት ያቀርባል፤
9. በዚህ ሕገ-መንግሥት አንቀጽ 49 ንዑስ አንቀጽ 3/15/ ሥር ለክልሉ ምክር ቤት አስቀድሞ የተሰጠው ሥልጣን እንደተጠበቀ ሆኖ ምክር ቤቱ ሊሰበሰብ ባልቻለበት ሁኔታ የጤና ችግር ወይም ድንገተኛ የተፈጥሮ አደጋ በክልሉ ውስጥ በሚደርስበት ጊዜ የአስቸኳይ ጊዜ ድንጋጌ አውጥቶ በሥራ ላይ ያውላል፤
10. በክልሉ ምክር ቤት የሚሰጡትን ሌሎች ተግባራት ያከናውናል።

አንቀጽ-59

የርዕሰ መስተዳድሩ አሰያዮምና የሥራ ዘመን

1. ርዕሰ መስተዳድሩ በክልሉ ምክር ቤት ውስጥ አብላጫ መቀመጫ ባገኘው የፖለቲካ ድርጅት ወይም ድርጅቶች አቅራቢነት ከክልሉ ምክር ቤት አባላት መካከል በምርጫ ይሰየማል።

2. Decides on the organization of executive organs and other institutions of the Regional Government, oversees their activities and thereby provides them with leadership;
3. Without prejudice to the powers conferred upon the Regional Council under the Provisions of Art. 45 Sub-art. 1 and Art. 49 Sub art. 3/2 of this constitution hereof, looks into and decides on those questions of territorial allotment or rectification submitted to it by the woredas and kebeles with in the regional state;
4. Prepares the annual budget of the Regional State, submits it to the Regional council and thereby gets same implemented upon approval;
5. Formulates the economic and social develop-ment polices and strategies of the Regional State, submits draft bills to and have them approved by the Regional Council and executes same upon decision;
6. Ensures the maintenance of law and order throughout the Regional state and rants pardon, in accordance with law;
7. Issues laws and regulations pursuant to the powers with shall have been rendered to it by the regional council;
8. Prepared and submits draft state of emergency decree to the regional council;
9. Without prejudice to the powers bestowed upon the Regional council under rt. 49 sub art. 3/15/ of this constitution hereof, issues and implements state of emergency decree where it finds itself in an adverse situation, in which the regional council has been unable to convene, in the wake of health Jeopardy or Sudden Natural calamity occurring in the regional state;
10. Carries out such other functions as may be assigned to it by the Regional Council.

Article-59

Designation and Term of Office of The head of Government

1. The Head of Government shall be designated as such through his election from among members of the council, upon his pirior presentation on the part of the political party or parties having won the majority seats in the Regional Council.

2. በዚህ ሕገ-መንግሥት በሌላ አካሄድ ከልተወሰነ በስተቀር የርዕሰ መስተዳድሩ የሥራ ዘመን የብሔራዊ ክልል ምክር ቤቱ የሥራ ዘመን ነው።

አንቀጽ-60

የርዕሰ መስተዳድሩ ሥልጣንና ተግባር

1. ርዕሰ መስተዳድሩ የክልል መስተዳድሩ ሥራ መሪ፣ የመስተዳድር ምክር ቤቱ ሰብሳቢና የብሔራዊ ክልሉ ፕሬዚደንት ነው።
2. ርዕሰ መስተዳድሩ ተጠሪነቱ ለክልሉ ምክር ቤት ነው።
3. በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ 1 ሥር የሰፈረው አጠቃላይ ድንጋጌ እንደተጠበቀ ሆኖ ርዕሰ መስተዳድሩ፡-
 - ሀ. የክልሉን መስተዳድር ምክር ቤት ይመራል ያስተባብራል፣ ይወክላል፣
 - ለ. የክልሉ መንግሥት ሕግ አውጭና ሕግ አሰፈጻሚ አካላት በየበኩላቸው መክረው ያፀደቋቸውን አዋጆችና ደንቦች በክልሉ ዝክረ ሕግ ጋዜጣ ይታወጃ ዘንድ በአሥራ አምስት ቀናት ውስጥ ፈርሞ ይልካል፣
 - ሐ. የክልሉ መስተዳድሩ ምክር ቤት ያወጣቸውን ፖሊሲዎች፣ ደንቦች፣ መመሪያዎችና ውጤቶች ተፈጻሚነት ይከታተላል፣
 - መ. የክልሉን ጠቅላይ ፍርድ ቤት ፕሬዚደንት፣ ምክትል ፕሬዚደንት፣ የክልሉን ዋና ኮዲተርና ምክትል ዋና ኮዲተር መርጦ ለክልሉ ም/ቤት በማቅረብ ያሾማል፣
 - ሠ. ምክትል ርዕሰ መስተዳድሩን ጨምሮ የክልሉ መስተዳድር ም/ቤት አባላት የሚሆኑ የቢሮ ኃላፊዎችን ሹመት ለክልሉ ም/ቤት በማቅረብ ያስፀድቃል፣
 - ረ በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ 3 ፊደል ተራ ቁጥሮች መ እና ሠ ሥር የሰፈረው እንደተጠበቀ ሆኖ የክልሉ ምክር ቤት ሊሰበሰብ ባልቻለበት ጊዜ ሁኔታ ከምክትል ርዕሰ መስተዳድሩ በመለስ ያሉትንና ከፍ ብሎ የተጠቀሱትን የሥራ ኃላፊዎች በጊዜያዊነት መድቦ ያሰራል፣

2. Unless otherwise determined anywhere in this constitution, the term of office of the Head of Government shall be that of the National Regional Council.

Article – 60

Powers and Duties of the Head of Government

1. The Head of Government is the managing head of the Regional Government, chairperson of the Governing Council as well as the president of the National Regional State.
2. The accountability of the Head of Government is to the Regional Council.
3. Without Prejudice to the generality of the foregoing provisions stipulated under sub-art. 1 of this Article hereof, the Head of Government shall:-
 - a. Provide leadership to, coordinate and represent the council of the regional government;
 - b. Sign and convey, within 15 days of their deliberation and approval by both the legislative and Executive Councils of the Regional State, those proclamations and regulations so that they would be promulgated through the Zikre Hig Gazzette of the Regional State;
 - c. Oversee the implementation of policies, regulations, directives and decisions issued by the council of the regional government;
 - d. Nominate or propose the president and Vice president of the Regional superme Court as well as the Auditor-General and Deputy Auditor-General of the Regional State and thereby secure their respective appointments by the Regional Council;
 - e. Put forward the proposed appointment of those Bureau Heads wished to become members of the Council of the Regional Government, including the deputy Head of Government, and get their final approval by the regional council;
 - f. Without prejudice to what has been stipulated under the provisions of /D/ and /E/ of this Article hereof, provisionally assign and employ the above mentioned office heads, with the exception of the Deputy Head of Government, when and wherever faced with the situation in which the Regional Council has been unable to convene for its normal duties;

- ሰ. ከክልል መስተዳድር ምክር ቤት አባላት ውጭ የሆኑ የቢሮ ኃላፊዎች ፣ ምክትል የቢሮ ኃላፊዎች፣ ኮሚሽነሮችና ሌሎች የሥራ ኃላፊዎችን መርጠ ይሾማል፤
- ሸ. ዝርዝሩ የክልል መስተዳድር ምክርቤት በሚያወጣው ደንብ የሚወሰን ሆኖ ከብሔረሰብ አስተዳደሮች ውጪ በሆኑና አስፈላጊነታቸው እየታየ በተመረጡ ሥፍራዎች የክልል መስተዳድሩን የሚወክሉና ለወረዳዎች ሁለንተናዊ ድጋፍ የሚሰጡ የአስተዳደር አካባቢ ተጠሪ ጽ/ቤቶችን ያቋቁማል፤ አስተዳዳሪዎችንና ሌሎች የሥራ ኃላፊዎችን ይሰይማል፤
- ቀ. የብሔራዊ ክልሉን ደህንነት ለማስጠበቅና ሕግና ሥርዓትን ለማስከበር የተቋቋሙትን ክልል አቀፍ የፀጥታ የፖሊስ ኃይሎች በበላይነት ይመራል፤ ይቆጣጠራል፤
- በ. በክልሉ የሚገኙትን የበታች የአስተዳድር እርከኖች ሥራ ይመራል፤ ያስተባብራል፤ ይቆጣጠራል፤
- ተ. በክልሉ መስተዳድር ምክር ቤትና በክልሉ ምክር ቤት የሰጡትን ሌሎች ተግባራት ያከናውናል።

አንቀጽ-61

የምክትል ርዕሰ መስተዳድር ሥልጣንና ተግባር

- 1. ምክትል ርዕሰ መስተዳድሩ በርዕሰ መስተዳድሩ አቅራቢነት በክልሉ ምክር ቤት ሹመቱ የሚፀድቅ ሆኖ የሚከተሉት ሥልጣንና ተግባራት ይኖሩታል፡-
 - ሀ. በርዕሰ መስተዳድሩና በክልሉ መስተዳድር ምክር ቤት ተለይተው የሚሰጡትን ተግባራት ያከናውናል፤
 - ለ. ርዕሰ መስተዳድሩ በማይኖርበት ወይም ሥራውን ለማከናወን በማይችልበት ጊዜ ተክቶ ይሠራል።

- g. Select and appoint Bureau heads, deputy Bureau Heads, commissioners and other officials thereof outside those members of the council of the regional government;
- h. With details to be outlined and determined in a regulation which shall have been issued by the Council of the Regional Government, establish official agencies of administrative areas as well as appoint administrators and other branch office heads empowered to represent the regional government and render an all-out support to the woredas, in places selected having regard to their needs and requirements, outside the territorial limit of the Nationality Administrations;
- i. Direct and supervise over the region-wide security and police forces established with the view to protecting the safety of the national-regional state and enforcement of law and order therein;
- j. Provide leadership to, coordinate and supervise over the activities of subordinate administrative hierarchies within the Regional State;
- k. Perform such other functions as may be entrusted to him by the council of the regional government and the regional state council respectively.

Article -61

Powers and Duties of

The Deputy Head of Government

- 1. The Deputy Head of Government, whose appointment is to be approved by the Regional Council upon prior presentation by the head of government, shall have the following powers and duties:-
 - a. Carry out such functions as may specifically be referred to him by the Head and the Council of the Regional Government;
 - b. Formally represent the Head of Government in the absence of the latter or is unable to perform his normal duties.

2. ምክትል ርዕሰ መስተዳድሩ ተጠሪነቱ ለርዕሰ መስተዳድሩና ለክልሉ መስተዳድር ምክር ቤት ነው።

አንቀጽ-62

የርዕሰ መስተዳድሩ ጽ/ቤት

1. ርዕሰ መስተዳድሩ በዚህ ሕገ-መንግሥት የተጣለበትን ኃላፊነት ለመወጣት ያስችለው ዘንድ የራሱ ጽ/ቤት ይኖረዋል።
2. የርዕሰ መስተዳድሩ ጽ/ቤት የክልሉ መስተዳድር ምክር ቤት ጽ/ቤት በመሆን ጭምር ያገለግላል፤
3. የጽ/ቤቱ ዝርዝር ተግባርና ኃላፊነት በሕግ ይወሰናል።

አንቀጽ-63

ስለከፍተኛ ኢኮኖሚያዊ፣ ማህበራዊና አስተዳደራዊ ተቋማት መቋቋም

1. የክልሉን ኢኮኖሚያዊ፣ ማህበራዊና አስተዳደራዊ የእለት ከእለት ሥራዎች የሚያከናውኑ፣ የሚያስተባብሩና የሚመሩ ልዩ ልዩ ቢሮዎች፣ ኮሚሽኖችና ሌሎች ተቋማት እንደ አስፈላጊነታቸው ይቋቋማሉ።
2. የቢሮዎች፣ የኮሚሽኖችና ሌሎች ከፍተኛ ተቋማት ተጠሪነት ለክልሉ ርዕሰ መስተዳድርና ለመስተዳድር ምክር ቤቱ ይሆናል።
3. በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ 2 ሥር የተደነገገው ቢሮም የክልሉ ቢሮዎች፣ ኮሚሽኖችና ሌሎች ተቋማት ተጠሪነት ከተቋቋሙበት ዓላማና ከሚያስፈጽሙት ተልዕኮ ጋር አግባብነት ላላቸው የክልሉ መንግሥት የበላይ አስፈጻሚ መሥሪያ ቤቶች ይሆናል። ዝርዝሩ በሕግ ይወሰናል።

ምዕራፍ ሰባት

ስለፍርድ ቤቶች አወቃቀርና ሥልጣን

አንቀጽ-64

ስለነፃ የዳኝነት አካል መቋቋም

1. የክልሉ ነፃ የዳኝነት አካል በዚህ ሕገ-መንግሥት ተቋቋሟል።
2. የዳኝነት ስልጣንን ከመደበኛ ፍርድ ቤቶች ወይም በሕግ የመዳኝነት ስልጣን ከተሰጠው ተቋም ውጪ የሚያደርግና በሕግ የተደነገገውን ዳኝነት ስርዓት የማይከተል ልዩ ወይም ጊዜያዊ ፍርድ ቤት አይቋቋምም።

2. The Deputy Head of Government is accountable both to the head and the Council of the Regional Government.

Article – 62

Office of the Head of Government

1. The Head of Government shall have an office of his own enabling him to discharge his responsibilities bestowed upon him by this constitution.
2. The office of the Head of Government shall also serve as an office of the Council of Regional Government as well.
3. The specific duties and responsibilities of the office hereof shall be determined by law.

Article – 63

Establishment of Higher Economic Social and Administrative Institution

1. There may be established different Bureux, commissions or any other institutions with the view to carrying out, coordinating and directing the day-to-day economic, social and administrative activities of the Regional State, as are to be necessary.
2. The accountability of such Bureaux, commissions and any other higher institutions shall be to the head and the Council of the Regional Government.
3. Notwithstanding the provisions of sub-art. 2 of this Article hereof, the accountability of the regional Bureaux, commissions and any other institutions shall be to the superior executive organs of the Regional State related to and consistent with their establishment objectives and missions to be accomplished thereof. Particulars shall be determined by law.

**Chapter Seven
Structure and Powers**

Of the Judiciary

Article-64

Establishment of the independent Judiciary

1. there is hereby established an independent judicial organ of the Regional state by virtue of this constitution.
2. Special or ad-hoc courts which take judicial powers away from the regular courts or institutions legally empowered to exercise judicial functions and which do not follow legally prescribed procedures shall not be established.

አንቀጽ-65
ስለባሕላዊ ሐይማኖታዊ የዳኝነት
አካላት

በዚህ ሕገ-መንግሥት አንቀጽ 34 ንዑስ አንቀጽ 5 ሥር የተደነገገው እንደተጠበቀ ሆኖ ይህ ሕገ-መንግሥት ከመጽደቁ በፊት በመንግሥት እውቅና አግኝተው ሲሰራባቸው የነበሩ ሃይማኖታዊና ባህላዊ የዳኝነት አካላት በዚህ ሕገ-መንግሥት መሠረት እውቅና አግኝተው ይደራጃሉ።

አንቀጽ-66
የዳኝነት ሥልጣን

1. የክልሉ የዳኝነት ሥልጣን የፍርድ ቤቶች ብቻ ነው።
2. በየትኛውም ደረጃ የሚገኝ የዳኝነት አካል ከማናቸውም የመንግሥት አካል፣ ባለስልጣን ወይም ሌላ ጣልቃ ገብነት ወይም ተፅዕኖ ነፃ ነው።
3. ዳኞች የዳኝነት ተግባራቸውን በሙሉ ነፃነት ያከናውናሉ። ከሕግ በስተቀር በሌላ ሁኔታ አይመሩም።
4. ማንኛውም ዳኛ ከዚህ በታች በተጠቀሱት ሁኔታዎች ካልሆነ በስተቀር በሕግ የተወሰነው የጡረታ መውጫ እድሜ ከመድረሱ በፊት ከፈቃዱ ውጭ ከዳኝነት ሥራው አይነሳም፡-
 - ሀ. የዳኞች አስተዳደር ጉባዔ በዳኞች በዲ.ሲ.ፕ.ሲ.ን ሕግ መሠረት ጥፋት ፈፅሟል ወይም ጉልህ የሆነ የሥራ ችሎታና ቅልጥፍና አንሶታል ብሎ ሊወሰን፤ ወይም
 - ለ. በሕመም ምክንያት ዳኛው ተግባሩን በተገቢው ሁኔታ ማከናወን አይችልም ብሎ ሲወሰንና
 - ሐ. የጉባዔው ውሣኔ ለክልሉ ምክር ቤት ቀርቦ በአባላቱ የአብላጫ ድምፅ ድጋፍ ሲፀድቅ።
5. በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ 4 ሥር የሠፈሩት ድንጋጌዎች ዝርዝር አፈፃፀም በሕግ ይወሰናል።
6. የማንኛውም ዳኛ የጡረታ መውጫ ጊዜ አይራዘምም።

አንቀጽ-67
የፍርድ ቤቶች አደረጃጀትና ሥልጣን

1. የክልሉ የዳኝነት አካል በክልል ጠቅላይ ፍርድ ቤት፣ በከፍተኛ ፍርድ ቤቶችና በመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤቶች ይደራጃል። የወረዳ ፍርድ ቤት የክልሉ የበታችና የመጀመሪያ ደረጃ የዳኝነት አካል ነው።

Article – 65
Customary and Religious Tribunals

Without prejudice to the provisions of sub-art. 34 of this constitution hereof, customary and religious tribunals which had been recognized by the state and utilized to that effect before the adoption of this constitution shall thereafter be recognized and organized in accordance with this constitution.

Article – 66
Judicial Powers

1. The judicial powers of the Regional State are vested in the courts.
2. Courts of any level shall be free from any interference or influence of any governmental body, official or any other source.
3. Judges shall exercise their judicial function with full independence. Accordingly, they shall be guided solely by he law.
4. No judge shall be removed from his duties before he reaches the retirement age determined by law except under the following conditions indicated here below:-
 - a. When the Judicial Administration Commission decides to remove him for violation of disciplinary rules or on the grounds of gross incompetence and inefficiency; or
 - b. When the Judicial administration Commission decides that a judge can no longer carry out his duties on account of illness and
 - c. When the decision of the commissions is submitted to and approved by the Regional Council having acquired the support of the majority vote of its members.
5. Details of execution of the provisions stipulated under sub-art. 4 of this Article hereof shall be determined by law.
6. The Period of retirement of any judge shall not be extended.

Article – 67
Organization and powers of the Judiciary

1. The judiciary of the Regional State shall be organized in such a way as to comprise the Regional Supreme, court high courts and first-instance courts. The Woreda court is the lowest subordinate first-instance judicial organ of the regional state.

2. የክልሉ ጠቅላይ ፍርድ ቤት፡-

- ሀ. ክልላዊ ጉዳዮችን በተመለከተ ከፍተኛውና የመጨረሻው የዳኝነት ሥልጣን፤
 - ለ. በፌዴራል ጉዳዮች ላይ የፌዴራሉ መንግሥት ከፍተኛ ፍርድ ቤት የዳኝነት ሥልጣንና
 - ሐ. ማናቸውም ክልላዊ ፍርድ ቤት የሰጠው የመጨረሻ ውሳኔ መሠረታዊ የሕግ ስህተት ሲኖርበት በሰበር ችሎት የማየት ሥልጣን ይኖረዋል። ዝርዝሩ በሕግ ይወሰናል።
3. የክልሉ ከፍተኛ ፍርድ ቤት ካለው ሥልጣን በተጨማሪ በፌዴራል ጉዳዮች ላይ የፌዴራል የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት በመሆን ይዳኛል።
 4. የክልሉ ከፍተኛ ፍርድ ቤት በፌዴራል መጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት በዳኝነት ሥልጣኑ መሠረት በሚሰጠው ውሳኔ ላይ የሚቀርበው ይግባኝ በክልሉ ፍርድ ቤት ታይቶ ይወሰናል።
 5. የክልሉ ጠቅላይ ፍርድ ቤት ባለው የፌዴራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት በዳኝነት ሥልጣኑ መሠረት በሚሰጠው ውሳኔ ላይ የሚቀርበው ይግባኝ በፌዴራሉ ጠቅላይ ፍርድ ቤት ታይቶ ይወሰናል።
 6. የክልሉ ጠቅላይ ፍርድ ቤት የዳኝነት አካላቱን የሚያንቀሳቅስበት በጀት ለክልሉ ምክር ቤት አቅርቦ ያስወስናል፤ ሲፈቀድም በጀቱን ያስተዳድራል።
 7. የክልሉ ፍርድ ቤቶች በውክልና የሚፈጸሙትን ፌዴራላዊ የዳኝነት ተግባር ለማከናወን የሚያወጡትን የገንዘብ ወጪ በተመለከተ ከፌዴራል መንግሥቱ ማካካሻ እንዲሰጣቸው የክልል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ፕሬዚደንት ለፌዴራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ጥያቄ ያቀርባል።

አንቀጽ-68

ስለዳኞች አሻሻያ

1. የክልሉ ጠቅላይ ፍርድ ቤት ፕሬዚደንትና ምክትል ፕሬዚደንት በክልሉ ርዕሰ መስተዳድር አቅራቢነት በክልሉ ምክር ቤት ይሾማሉ።
2. የክልል ጠቅላይ ፍርድ ቤት፣ የከፍተኛ ፍርድ ቤቶች እና የወረዳ ፍርድ ቤቶች ዳኞች በክልሉ የዳኞች አስተዳደርና ጉባዔ አቅራቢነት በክልሉ ምክር ቤት ይሾማሉ።

2. The regional Supreme court shall have:-

- a. The highest and final jurisdiction with regard to regional matters;
 - b. The jurisdiction of the high court of the Federal State over federal matters, as well as;
 - c. The jurisdiction to review in cassation, where a final decision rendered by any level of regional court is revealed to have been affected by fundamental error of law. Particulars shall be determined by law.
3. The regional high court shall, in addition to its regional jurisdiction, adjudicate over federal matters in the capacity of the federal first –instance court.
 4. An appeal arising from any decision rendered by the regional high court, while exercising the jurisdiction of the federal first-instance court, shall be heard and determined by the regional supreme court.
 5. An appeal arising from the decision of the original supreme court, while exercising the jurisdiction of the federal high court, shall be entertained and determined by the federal supreme court.
 6. The regional supreme court shall get the budget, with which to finance the operation of its judicial organs, presented and decided upon by the regional council and there by administer same upon approval.
 7. The President of the regional supreme court shall be entitled to ask the federal supreme court for the recovery of the financial cost incurred upon the regional courts while discharging by delegation the federal judicial functions on behalf of the Federal state.

Article-68

Appointment of judges

1. The president and vice president of the Regional supreme Court shall be appointed by the Regional council following their nomination by the Head of Government.
2. All judges of the Regional Supreme court, High Courts and Woreda Courts shall be appointed by the regional Commission of Judicial Administration.

3. የክልሉ ዳኞች አስተዳደር ጉባዔ የክልሉን ጠቅላይ ፍርድ ቤትና የከፍተኛ ፍርድ ቤቶች ዳኞች ሹመት ለክልሉ ምክር ቤት ከማቅረቡ በፊት የፌዴራሉ ዳኞች አስተዳደር ጉባዔ በአጩዎች ላይ ያለውን አስተያየት መጠየቅና የተሰጠውን አስተያየት ከራሱ መግለጫ ጋር ለክልሉ ምክር ቤት የማቅረብ ኃላፊነት አለበት። ሆኖም የፌዴራሉ ዳኞች አስተዳደር ጉባዔ የተጠየቀውን አስተያየት በሦስት ወራት ጊዜ ውስጥ ከልተሰጠ የክልሉ ምክር ቤት የአጩ ዳኞቹን ሹመት ተቀብሎ ያፀድቃል።

አንቀፅ-69

ስለክልሉ ዳኞች አስተዳደር ጉባዔ መቋቋም

1. በክልሉ ውስጥ ዳኞች በአብላጫ ድምፅ የሚወከሉበት የዳኞች አስተዳደር ጉባዔ ይቋቋማል።
2. የክልሉ ጠቅላይ ፍርድ ቤት ፕሬዚደንት ጉባዔውን በሰብሳቢነት ይመራል።
3. የጉባዔው አባላት ዝርዝር፣ ስብጥር፣ ሥልጣንና ተግባር በሕግ ይወሰናል።

አንቀጽ-70

ሕገ-መንግሥቱን ስለመተርጎም

1. በክልሉ ውስጥ የሕገ መንግሥታዊ ክርክር ጉዳይ ወይም የትርጉም ጥያቄ ሲነሣ በክልሉ ውስጥ ከሚገኙ ከአያንዳንዱ የብሔረሰብና የወረዳ ምክር ቤቶች ተውጣጥቶ በውክልና የሚሰየም የሕገ መንግሥት ተርጓሚ ኮሚሲዮን በዚህ ሕገ-መንግሥት ተቋቁሟል።
2. ኮሚሲዮኑ የክልሉ ሕገ-መንግሥታዊ ጉዳዮች አጣሪ ጉባዔ በሚያቀርብለት ሕገ-መንግሥታዊ ጉዳይ ላይ መክር በስልጣን ቀናት ውስጥ ውሣኔ ይሰጣል። ዝርዝሩ በሕግ ይወሰናል።

3. The Regional commission of Judicial Administration shall, prior to submitting the proposed appointment of the regional supreme court and high courts judges to the regional council, have the responsibility to seek for and obtain the opinion on the candidates of the federal commission of judicial administration, combine it with its own statement and present same to the regional council. Nevertheless, the Regional council shall accept the proposal and thereby approve the appointment of the candidate judges on account of failure to provide with the opinion sought hereof within three months, on the part of the federal commission of judicial administration.

Article-69

Establishment of the Regional Judicial

Administration Commission

There shall be established, in the Regional State, a Commission for Judicial Administration, wherein judges are represented with a majority vote. The president of the regional supreme Court shall preside over the commission hereof. Particulars of membership, composition, powers and duties of the commission shall be determined by law.

Article – 70

Interpretation of the Constitution.

1. There is hereby established and designated, by this constitution, a Constitutional Interpretation Commission, whose members are to be drawn by way of representation, from each and every Nationality and woreda Councils found throughout the Regional State, to examine a case of throughout the Regional State, to examine a case of throughout the Regional State, to examine a case of constitutional dispute or an issue of its interpretation, whenever such a case arises in the region.
2. The commission shall, within 60 day, discuss and decide on any constitutional issue having been submitted to it by the regional council of constitutional Inquiry. Particulars shall be determined by law.

3. በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ 1 መሠረት የሚቋቋመው ኮሚሲዮን የአገልግሎት ዘመን አባላቱ የተወከሉባቸው የብሔረሰብና የወረዳ ምክር ቤቶች የሥራ ዘመን ሲሆን ሕገ-መንግሥታዊ ኃላፊነቱን ለመወጣት አስፈላጊ በሆነ ጊዜ ይሰበስባል።
4. ኮሚሲዮኑ የራሱን ሰብሳቢና ፀሐፊ አላባላቱ መካከል መርጦ ሥራውን የሚያከናውን ሲሆን ለሥራው የሚያስፈልገውን የጽሕፈት ቤት አገልግሎትና የፋይናንስ ድጋፍ ከክልሉ ምክር ቤት ያገኛል።

አንቀጽ-71

የሕገ-መንግሥት ጉዳዮች አጣሪ ጉባዔ

1. የክልሉ ሕገ-መንግሥታዊ ጉዳዮች አጣሪ ጉባዔ በዚህ ሕገ መንግሥት ተቋቋሟል።
2. የክልሉ ሕገ-መንግሥታዊ ጉዳዮች አጣሪ ጉባዔ አሥራ አንድ አባላት የሚኖሩት ሲሆን እነርሱም የሚከተሉት ናቸው።
 - ሀ. የክልሉ ጠቅላይ ፍርድ ቤት ፕሬዚደንት..... ሰብሳቢ
 - ለ. የክልሉ ጠቅላይ ፍርድ ቤት ምክትል ፕሬዚደንት ምክትል ሰብሳቢ
 - ሐ. በርዕሰ መስተዳድሩ አቅራቢነት በብሔራዊ ክልሉ ምክር ቤት የሚሾሙና በሙያ ብቃታቸውም ሆነ በሥነ-ምግባራቸው የተመሰከረላቸው ስድስት የሕግ ባለሙያዎች..... አባላት
 - መ. በአፈ-ጉባዔው አቅራቢነት ከክልሉ ምክር ቤት አባላት መካከል በምርጫ የሚሰየሙ ሦስት ተወካዮች አባላት

አንቀጽ-72

አጣሪ ጉባዔው ሥልጣንና ተግባር

የክልሉ ሕገ-መንግሥታዊ ጉዳዮች አጣሪ ጉባዔ ይህንን ሕገ-መንግሥት መሠረት አድርገው ከብሔራዊ ክልሉ የሚመነጩ ሕገ-መንግሥታዊ ጉዳዮችን የማጣራት ሥልጣን ይኖረዋል። በሚያደርገው ማጣራት መሠረትም የክልሉን ሕገ-መንግሥት መተርጉም አስፈላጊ ሆኖ ሲያገኘው በጉዳዩ ላይ የራሱን የውሳኔ ሃሳብ አዘጋጅቶ ለሕገ-መንግሥት ተርጓሚ ኮሚሲዮን ያቀርባል።

3. The period of service of the commission established pursuant to sub art. 1 of this Article hereof shall be equivalent to the tem of office of its members representing the nationality and Woreda council and convenes, as it deems it necessary, in an effort to discharge it constitutional responsibilities.
4. The Commission shall out its activities by having elected its chair-person and secretary out of its members and obtain whatever secretarial service and financial support it requires for its duties from and with the help of the regional council.

Article – 71

The Council of constitutional inquiry

1. The Regional council of constitutional Inquiry is hereby established by this constitution.
2. The Regional Council of Constitutional Inquiry shall have eleven members of its own, who may be listed out as follows:-
 - a. The president of the Regional Supreme Court chare person.
 - b. The vice president of the Regional Supreme Court deputy chairperson
 - c. Six legal experts, appointed by the National Regional Council following their nomination by the Head of Government and widely acknowledged for having to possess professional competence and integrity Members
 - d. Three representatives nominated by the Speaker and thereby appointed by the Regional Council out of its own members through election members

Article – 72

Powers and Duties of the Council of Inquiry

1. The Regional Council of Constitutional Inquiry shall have the powers to investigate constitutional disputes emanating from within the National Regional State on the ground of this constitutional. Should the council, on account of the investigation undertaken hereof, find it necessary to interpret the regional constitution, it shall prepare and submit its recommendation thereon to the commission for constitutional interpretation.

1. አጣሪ ጉባዔው በክልሉ መንግሥት አካላት የሚወጡ ሕጎች ደንቦችና መመሪያዎች ከዚህ ሕገ-መንግሥት ጋር ይቃረናሉ የሚል ጥያቄ በማናቸውም ሁኔታ ሲነሳና ጉዳዩ በሚመለከተው ፍርድ ቤት ወይም በባለጉዳዮች አማካኝነት ሲቀርብለት ከመረመረና ካጣራ በኋላ ለመጨረሻ ውሳኔ ለኮሚሲዮኑ ያቀርባል።
2. በፍርድ ቤቶች ዘንድ የሕገ-መንግሥት ትርጉም ጥያቄ ሲነሣ ጉባዔው፦
 - ሀ. የክልሉን ሕገ-መንግሥት መተርጎም አስፈላጊ ሆኖ ሳያገኘው ሲቀር ጉዳዩን ለሚመለከተው ፍርድ ቤት ወዲያውኑ ይመልሳል፤ ሆኖም በአጣሪ ጉባዔው ውሳኔ ቅር የተሰኘ ማናቸውም ባለጉዳይ ይህንኑ ቅሬታውን በጽሁፍ አዘጋጅቶ ለኮሚሲዮኑ በይግባኝ ማቅረብ ይችላል፤
 - ለ. የሕገ-መንግሥት ትርጉም ጥያቄ መኖሩን ያመነበት እንደሆነ በጉዳዩ ላይ የሚሰጠውን ሕገ-መንግሥታዊ ትርጉም አሰናድቶ ለኮሚሲዮኑ ለመጨረሻ ውሳኔ ያቀርባል።
3. Whenever a case arises alleging that laws, regulations and directives issued by the Regional State organs have contravened or came into conflict with this constitution and it thereby submitted to it either by the pertinent such findings as may have been obtained out of its examination and investigation on the commission for the latter's final decision.
3. When an issue involving constitutional interpretation arises on the part of the courts, the council shall:-
 - a. Immediately remand the case to the concerned court if it finds out that there is no need for interpretation of the Regional Constitution, provided, however, that any interested party, if dissatisfied with the decision of the council, may appeal to the commission in writing as regards his grievance thereof;
 - b. Prepare and submit its recommendation to the commission for a final decision should it believe that there has been an issue calling for constitutional interpretation.

ምዕራፍ ስምንት

ስለብሔረሰብ አስተዳደሮች አደረጃጀትና ሥልጣን አንቀጽ-73

ስለብሔረሰብ አስተዳደሮች አደረጃጀት

1. በብሔራዊ ክልሉ ውስጥ የኸምራ፣ የአዊና የኦሮሞ ሕዝቦች በሰፈሩባቸው አካባቢዎች በዚህ ሕገ-መንግሥት አንቀጽ 39 ንዑስ አንቀጽ 6 እና አንቀጽ 45 ንዑስ አንቀጽ 2 ሥር በተደነገገው መሠረት የብሔረሰብ አስተዳደር ተቋቁሟል።
2. እያንዳንዱ የብሔረሰብ አስተዳደር የሚከተሉት አበይት አካላት ይኖሩታል፦
 - ሀ. የብሔረሰብ ምክር ቤት
 - ለ. የብሔረሰብ አስተዳደር ምክር ቤት
 - ሐ. የብሔረሰብ አስተዳደር የዳኝነት አካል

Chapter Eight

Organization and Powers of The Nationality Administrations Article 73

Organization of Nationality Administrations

1. There is hereby established, a nationality administration in those geographical areas of the National Regional State inhabited by the Himra, Awi, and Oromo Peoples, pursuant to the provisions of Art. 39 sub-art. 6 and Art. 45 sub-art.2 of this constitution hereof.
2. Every nationality administration shall have the following principal organs:-
 - a. The Nationality Council
 - b. The Nationality Administrative Council and
 - c. Judicial body of the Nationality Administration.

አንቀጽ-74

የብሔረሰብ ምክር ቤት ሥልጣንና ተግባር

1. እያንዳንዱ የብሔረሰብ ምክር ቤት ለአልል ምክር ቤት አባልነት የተመረጡትን ጨምሮ በውስጡ ከታቀፉት የወረዳ ም/ቤቶች በልዩ ሁኔታ የሚመረጡ አባላት ያሉት ሆኖ ይቋቋማል። ዝርዝርና በሕግ ይወሰናል።
2. በኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፑብሊክ ሕገ-መንግሥት ለፌዴራሉ የሕዝብ ተወካዮችና ለፌዴሬሽን ምክር ቤቶች በዚህ ሕገ-መንግሥት ደግሞ ለአልሉ ምክር ቤት የተሰጣቸው ሥልጣንና ተግባር እንደተጠበቀ ሆኖ የብሔረሰብ ምክር ቤቶች ብሔረሰባቸው የበላይ የፖለቲካ ሥልጣን ባለቤቶች ናቸው።
3. በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ 2 ድንጋጌ ሥር የሠፈረው አጠቃላይ ሥልጣን እንደተጠበቀ ሆኖ እያንዳንዱ የብሔረሰብ ምክር ቤት ተጠሪነቱ ለአልሉ ምክር ቤት ሲሆን የሚከተሉት ልዩ ስልጣንና ተግባራት ይኖሩታል፡-
 - ሀ. ብሔረሰቡ የሚጠቀምበትን የሥራ ቋንቋ መወሰን፤
 - ለ. ብሔረሰቡ በቋንቋው ለመናገርና ለመጻፍ፣ ቋንቋውን ለማሳደግ፣ ለመጠበቅ፣ ለመግለፅ፣ ለማዳበርና ለማስፋፋት፣ እንዲሁም ታሪክን ለመንከባከብ ያለውን መብት ማስጠበቅ፤
 - ሐ. በዚህ ሕገ-መንግሥት ውስጥ ለአልሉ ምክር ቤት የተሰጠው የሕግ አውጭነት ሥልጣን እንደተጠበቀ ሆኖ በተደራጀበት አካባቢ ከአልል አቀፍ ሕግጋት፣ ደንቦችና መመሪያዎች ጋር በማይገረር ሁኔታ የራሱን ዝርዝር አፈፃፀም መመሪያዎች አውጥቶ በሥራ ላይ ማዋል፤

Article-74

Powers and Duties of the Nationality “Council

1. Every Nationality council shall be established in a manner that would render it to be constituted out of especially-elected members of the woreda councils within its territorial limit, in addition to those already elected for the membership of the Regional Council. Particulars shall be determined by law.
2. Without prejudice to the powers and duties vested in the Federal Houses of the People’s Representatives and the federation as well as the Regional Council pursuant to both the Constitution of Federal Democratic Republic of Ethiopia and this constitution hereof, the nationality councils are the bearers of supreme political authority on behalf of their respective nationalities.
3. Without prejudice to the generality of the powers referred to under sub-art. 2 of this Article hereof, each and every nationality council shall, being accountable to the regional council, have the following specific powers and duties to:
 - a. Determine the working language to be used by the nationality concerned;
 - b. Ensure the protection of the rights which the nationality has with respect to speak and write in its own tongue, develop preserve, express, enhance and promote its own language as well as maintain and extend due care to its own history;
 - c. Without prejudice to the legislative powers vested in the regional council by virtue of this constitution hereof, issue and implement its own specific guidelines of execution to be applied within the area of its organization in a manner that they should not be in contradiction with the region wide laws, regulations and directives thereof;

- መ. የክልሉ ምክር ቤት ያፀደቀውን ብሔራዊ ክልላዊ እቅድና በጀት መሠረት በማድረግ የአካባቢውን እቅድና በጀት ማውጣትና መርምሮ ማዕደቅ፤
- ሠ. የብሔረሰብ አስተዳደሩን አፈ-ጉባዔ ምክትል አፈ-ጉባዔውንና ዋና አስተዳዳሪውን በምርጫ መሰየም፤
- ረ. በዋና አስተዳዳሪው የሚቀርቡለትን የብሔረሰብ አስተዳደሩን ምክትል አስተዳዳሪና ሌሎች የአስተዳደር ምክር ቤት አባላት ሹመት መርምሮ ማዕደቅ፤
- ሰ. በብሔረሰብ አስተዳደሩ ከፍተኛና የመጀመሪያ ደረጃ ፍ/ቤቶች ዳኞች ሹመት ረገድ የበኩሉን አስተያየት ለክልሉ ምክር ቤት መስጠት፤
- ሸ. የብሔረሰብ አስተዳደሩን ዋና አስተዳዳሪ ጨምሮ ሌሎች የአስተዳደሩን ባለሥልጣናት ለጥያቄ መጥራትና የአስፈጻሚውን አካል አሰራር መመርመር፡፡

አንቀጽ-75

ስለብሔረሰብ ምክር ቤት አመራር

- 1. የብሔረሰብ ምክር ቤት የራሱ ጽ/ቤት ኖሮት ከምክር ቤቱ አባላት መካከል የተመረጡ የራሱ አፈ-ጉባዔ ይመራል፡፡ ዝርዝሩ በሕግ ይወሰናል፡፡
- 2. የአፈ-ጉባዔውንና ምክትል አፈ-ጉባዔውን ዝርዝር ሥልጣንና ኃላፊነቶች አስመልክቶ በዚህ ሕገ-መንግሥት ለክልሉ ምክር ቤት አፈ-ጉባዔና ምክትል አፈ-ጉባዔ የተፃፉት ድንጋጌዎች እንደአግባብነቱ ተፈጻሚነት ይኖራቸዋል፡፡
- 3. ምክር ቤቱ ለሥራው እንደአስፈላጊነቱ ራሱን በልዩ ልዩ ንዑሳን ኮሚቴዎች ያደራጃል፡፡

- d. Having recourse to the national Regional plan and budget approved in advance by the regional council, issue, examine and approve the plan and budget of the area concerned;
- e. Designate the Speaker, the Deputy Speaker and the Chief Administrator of the nationality administration by there election from among the members of the nationality council;
- f. Consider and approve the proposed appoint-ment of the Deputy chief administrator and other members of the Administrative Council of the Nationality Administration submitted to it by the chief administrator;
- g. Avail its prior opinion to the Regional Council as regards the proposed appointment of high and first instance courts' judes of the Nationality Administration;
- h. Call for questioning the chief Administrator and other officials of the Nationality Administration as well as investigate into the working of its executive body thereof.

Article-75

Leadership of the Nationality Council

- 1. The nationality council shall, having its own office, be led by its own speaker and Deputy speaker to be elected out of the council to be elected out of the council members thereof. Particulars shall be determined by law.
- 2. The relevant provisions of this constitution prescribed hereof to govern the Speaker and Deputy Speakers of the Regional council shall, mutatis-mutandis, apply to the powers and responsibilities of the Speaker and Deputy Speaker hereto.
- 3. The Council shall organize itself into various sub-Committees, as it deems it necessary, to conduct its business.

አንቀጽ-76

የብሔረሰብ ምክር ቤት የስብሰባ ጊዜና የሥራ ዘመን

1. የብሔረሰብ ምክር ቤት የሥራ ዘመን አምስት ዓመት ይሆናል። የሥራ ዘመኑ ከማብቃቱ ከአንድ ወር በፊት አዲስ ምርጫ ተካሄዶ ይጠናቀቃል። የቀድሞው ምክር ቤት የሥራ ዘመን በተጠናቀቀ በአንድ ወር ጊዜ ውስጥ አዲሱ ምክር ቤት ሥራውን ይጀምራል።
2. የብሔረሰብ ምክር ቤት ቢያንስ በዓመት ሦስት ጊዜ ይሰበሰባል።
3. ከምክር ቤቱ አባላት ውስጥ ከሁለት ሦስተኛው በላይ የሚሆኑት በስብሰባው ላይ ከተገኙ የስብሰባው ምልክተ ጉባዔ ይሆናል። የምክር ቤቱ ውሳኔ በስብሰባው ላይ በተገኙበት የምክር ቤቱ አባላት የአብላጫ ድምጽ ይተላለፋል።
4. የብሔረሰብ ምክር ቤት ስብሰባ በግልጽ ይካሄዳል። ምክር ቤቱ መደበኛ ስብሰባ በማያደርግበት ወቅት አፈ-ጉባዔው አስቸኳይ ስብሰባ ሊጠራ ይችላል። የብሔረሰብ አስተዳደሩ ዋና አስተዳዳሪ ወይም ከምክር ቤቱ አባላት መካከል አንድ ሦስተኛው የሚሆኑት አስቸኳይ ስብሰባ እንዲጠራ ከጠየቁ አፈ-ጉባዔው ምክር ቤቱን ለስብሰባ የመጥራት ግዴታ አለበት።

አንቀጽ-77

ስለብሔረሰብ አስተዳደር ምክር ቤት

1. የብሔረሰብ አስተዳደር ከፍተኛ የሕግ አስፈጻሚ አካል የብሔረሰብ አስተዳደር ምክር ቤት ሲሆን ተጠሪነቱም ለሚመለከተው ብሔረሰብ አስተዳደር ዋና አስተዳዳሪና ለብሔረሰቡ ምክር ቤት ነው።
2. በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ 1 ሥር የተደነገገው እንደተጠበቀ ሆኖ የብሔረሰብ አስተዳደር ምክር ቤት ለክልሉ መስተዳድር ምክር ቤትና ለርዕሰ መስተዳድሩ ተጨማሪ ተጠሪነት ይኖርበታል።
3. የብሔረሰብ አስተዳደር ምክር ቤት የብሔረሰብ አስተዳደሩ ዋና አስተዳዳሪ፣ ምክትል አስተዳዳሪና በአስተዳደሩ ውስጥ የሚገኙ አስፈጻሚ መምሪያ ኃላፊዎች የሚካተቱበት አካል ሆኖ ይቋቋማል።

Article-76

Meeting Time and Term of office of The Nationality Council

1. The term of office of the nationality council shall be five years. New election shall take place one month prior to the expiry of the term of office hereof. The new council shall commence its duties within one month from the winding up of the term of office of the preceding council.
2. The Nationality Council convenes at least three times a year.
3. There shall be a quorum when and it more than two-thirds of the members of the council are present at any meeting of the same. Any decision of the council shall be passed on with a majority vote of those members present at a meeting.
4. Meetings of the nationality Council shall take place in public. The Speaker may call for an emergency meeting in a situation where the council is not the due to undertake its ordinary sessions. The Speaker shall have the duty to call for an emergency session of the council whenever so required either by the Chief Administrator of the Nationality Administration or more than one-third of the members of the Nationality Council thereof.

Article – 77

Administrative Council of the Nationality

1. The administrative council of the nationality is the highest executive body of the Nationality Administration and thus accountable to the chief administrator and the council of the nationality concerned.
2. Without prejudice to the prejudice to the Provisions of sub-art 1 of this Article hereof, the administrative council of the nationality shall also have additional accountabilities to the Council and Head of the Regional Government.
3. The administrative council of the national shall be established in such a manner as to comprise the chief administrator, deputy chief administrator as well as those executive departments residing in the nationality administration concerned.

አንቀጽ-78

የብሔረሰብ አስተዳደር ምክር ቤት ሥልጣንና ተግባር

1. የብሔረሰብ አስተዳደር ምክር ቤት የሚከተሉት ሥልጣንና ተግባራት ይኖሩታል፡-
 - ሀ. በብሔረሰብ ምክር ቤቱ በክልሉ ምክር ቤትና በፌዴራሉ መንግሥት አካላት የወጡ ሕጎችና የተሰጡ ውሳኔዎች በአስተዳደሩ ውስጥ በሥራ መተርጎማቸውን ያረጋግጣል፤
 - ለ. የአስተዳደር ምክር ቤቱ አባላት የሆኑ መምሪያዎችንና ሌሎች አስፈጻሚ አካላትን አደረጃጀት ይወስናል፤ ሥራቸውን ይከታተላል፤ በበላይነት ይመራል፤
 - ሐ. የአስተዳደሩን ዓመታዊ በጀት ረቂቅ ያዘጋጃል፤ ለብሔረሰብ ምክር ቤቱ ያቀርባል፤ ሲፀድቅም በተግባር ላይ እንዲውል ያደርጋል፤
 - መ. የአስተዳደሩን ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ ልማት ፖሊሲዎችና ስትራቴጂዎች በዝርዝር ይነድፋል። በብሔረሰብ ምክር ቤቱ ያፀድቃል የተወሰነውንም ያስፈፅማል፤
 - ሠ. በብሔረሰብ አስተዳደሩ ውስጥ ሕግና ስርዓት መከበሩንና የሕዝቡ ሰላምና ደህንነት መጠበቁን ያረጋግጣል፤
 - ረ. በብሔረሰብ ምክር ቤቱና በክልሉ መስተዳድር ምክር ቤት የሚሰጡትን ሌሎች ተግባራት ያከናውናል።
2. የብሔረሰብ አስተዳደር ምክር ቤት አባላት በመንግሥት ተግባራቸው በጋራ በሚሰጡት ውሳኔና ለሚፈጽሙት ተግባር የጋራ ኃላፊነት አለበት።

አንቀጽ-79

የብሔረሰብ አስተዳደር ዋና አስተዳዳሪ አሰያዩምና የሥራ ዘመን

1. የብሔረሰብ አስተዳደር ዋና አስተዳዳሪ በብሔረሰብ ምክር ቤት ውስጥ አብላጫ መቀመጫ ባገኘው የፖለቲካ ድርጅት/ዳኝ/ አቅራቢነት ከብሔረሰብ ምክር ቤቱ አባላት መካከል በምርጫ ይሰየማል።
2. በዚህ ሕገ-መንግሥት በሌላ አኳኋን ካልተወሰነ በስተቀር የዋና አስተዳዳሪው የሥራ ዘመን የብሔረሰብ ምክር ቤቱ የሥራ ዘመን ነው።

Article -78

Powers and Duties of the Nationality Administrative council

1. The administrative council of the nationality shall have the following powers and duties:-
 - a. Ensure the implementation of laws enacted and decisions rendered by the Council of the Nationality concerned, the Regional Council as well as the Federal State organs, within the limit of the administration;
 - b. Decides on the organization of departments qualified to be members of the administrative council and other executive bodies, follows up their activities and them thereof;
 - c. Prepares the annual budget proposal of the administration, submits to the council of the nationality and gets same implemented upon approval;
 - d. Formulates the specific economic and social development policies and strategies of the administration, submits same to the council of the nationality and there by executes the decisions thereon;
 - e. Ensures the maintenance of the law and order as well as the protection of the public peace and security, within the limit of the administration;
 - f. Carries out such other activities as may be assigned to it by the council of the Nationality and that of the Regional Government respectively.
2. Members of the Nationality Administrative Council shall have collective responsibility for all the decisions they render and activities they perform as a body in the wake of their governmental functions.

Article -79

Designation and Tenure of the Chief Administrator of the Nationality Administration

1. The Chief Administrator of the nationality administration shall, having been primarily proposed by the political party or parties with a majority set in the council of the nationality, be designated through an election from among the members of the council thereof,
2. Unless otherwise provided for in this constitution, the term of office of the Chief Administrator shall be equal to that of the Nationality Council hereof.

አንቀጽ-80

የዋና አስተዳዳሪው ሥልጣንና ተግባር

1. የብሔረሰብ አስተዳደርና ዋና አስተዳዳሪ የአስተዳደሩ ሥራ መሪ፣ የአስተዳደር ምክቱ ሰብሳቢና የብሔረሰብ አካባቢው ተጠሪ ነው።
2. ዋና አስተዳዳሪው ተጠሪነቱ ለብሔረሰቡ ምክር ቤትና ለክልሉ ርዕሰ መስተዳድር ነው።
3. ሌሎች የዋና አስተዳዳሪውን ሥልጣንና ተግባራት በሚመለከት በዚህ ሕገ-መንግሥት የርዕሰ መስተዳድሩን ሥልጣንና ተግባራት አስመልክቶ የተፃፉት ድንጋጌዎች እንደአግባብነታቸው ተፈጻሚ ይሆናሉ።

አንቀጽ-81

የብሔረሰብ አስተዳደር ምክትል አስተዳዳሪ

1. የብሔረሰብ አስተዳደር ምክትል አስተዳዳሪ በዋና አስተዳዳሪው አቅራቢነት ሹመቱ በብሔረሰብ ምክቱ የሚፀድቅ ሆኖ የሚከተሉት ሥልጣንና ተግባራት ይኖሩታል፡-
 - ሀ. በዋና አስተዳዳሪውና በብሔረሰብ አስተዳደር ምክቱ ተለይተው የሚሰጡትን ተግባራት ያከናውናል፤
 - ለ. ዋና አስተዳዳሪው በማይኖርበት ወይም ሥራውን ለማከናወን በማይችልበት ጊዜ ተክቶ ይሠራል።
2. ምክትል አስተዳዳሪው ተጠሪነቱ ለዋና አስተዳዳሪውና ለብሔረሰብ አስተዳደር ምክቱ ነው።

አንቀጽ-82

የዋና አስተዳዳሪው ጽ/ቤት

1. የብሔረሰብ አስተዳደር ዋና አስተዳዳሪ የራሱ ጽ/ቤት ይኖረዋል።
2. የዋና አስተዳዳሪው ጽ/ቤት የብሔረሰብ አስተዳደር ምክቱ ጽ/ቤት በመሆን ጭምር ሊያገለግል ይችላል። ዝርዝሩ በሕግ ይወሰናል።

Article -80

Powers and Duties of the Chief Administrator

1. The Chief Administrator of the Nationality Administration is the managing head of the Administration, Chair-person of the Administrative Council as well as the Representative of the Nationality area.
2. The accountability of the Chief Administrator shall be to the Nationality Council and Head of the Regional Government.
3. The relevant provisions of this constitution prescribed to specify the powers and duties of the Head of the Regional Government hereof, shall apply, as the case may be appropriate.

Article -81

Deputy Administrator of the Nationality administration

1. The Deputy Administrator of the Nationality Administration, whose appointment proposal may be submitted by the Chief Administrator to and approved by the Nationality Council, shall have the following power and duties:-
 - a. Carries out such functions as may specifically be Nationality Administrative Council;
 - b. Formally represents and replaces the Chief Administrator whenever the latter is absent from office or unable to carry out his official functions.
2. The accountability of the Deputy Administrator shall be to the Chief Administrator and the Nationality Administrative Council.

Article - 82

The office of the Chief Administrator

1. The Chief Administrator of the Nationality Administration shall and office of his own.
2. The office of the Chief Administrator may also serve as the office of the Nationality Administrative Council. Particulars shall be determined by law.

ምዕራፍ ዘጠኝ
ስለወረዳ አስተዳደር አደረጃጀትና
ሥልጣን
አንቀጽ-83
አደረጃጀት

የወረዳ አስተዳደር የሚከተሉት አባይት የሥልጣን አካላት ይኖሩታል፡-

1. በሥሩ ከተደራጁ ቀበሌዎች በሚወከሉ የሕዝብ ተመራጮች ተዋጽኦ የሚቋቋም የወረዳ ምክር ቤት፤
2. ከዚህ ምክር ቤት አባላት መካከል ተመርጦ በሚሰየም በወረዳ ዋና አስተዳዳሪ አማካኝነት የሚቋቋም የአስተዳደር ም/ቤትና
3. በዚህ ሕገ-መንግሥት መሠረት የተቋቋመ የመጀመሪያ ደረጃ የዳኝነት አካል፡፡

አንቀጽ-84

የወረዳ አስተዳደር ሥልጣንና ተግባር

1. የወረዳ አስተዳደር በተደራጀበት አካባቢ የኢኮኖሚያዊ ልማትና ማህበራዊ አገልግሎት እቅዶችን ለማዘጋጀትና ለመወሰንም ሆነ የክልሉ መንግሥት አካላት በየጊዜው የሚያወጧቸውን ፖሊሲዎች፣ ሕጎች፣ ደንቦችና መመሪያዎች በሥራ ላይ ለማዋል የሚያስችል ማናቸውም ሥልጣን ይኖረዋል፡፡
2. እያንዳንዱ ወረዳ እራሱን የማስተዳደር፣ አካባቢውን የማልማትና በውስጣዊ ጉዳዮቹ ላይ ውሳኔ የመስጠት መብትና ሥልጣን እንደተጠበቀ ሆኖ የክልል መስተዳድር የበታች አካል ነው፡፡

አንቀጽ-85

ስለወረዳ ምክር ቤት አባላት
አመራረጥና ተጠሪነት

1. የወረዳ ምክር ቤት አባላት ወረዳው በተደራጀበት አካባቢ ከሚገኙት የቀበሌ ነዋሪዎች መካከል በቀጥታ በሕዝብ ይመረጣሉ፡፡
2. የወረዳ ምክር ቤት አባላት ተጠሪነት ለመረጣቸው ሕዝብ ይሆናል፡፡

Chapter Nine
Organization and Powers of the
Woreda Administration
Article – 83
Organization

The Woreda administration shall comprise the following principal organs of power:-

1. The Woreda Council to be established by Combination of popularly elected representatives of the Kebele organized under it;
2. The Woreda Administrative Council to be set up by the Woreda chief Administrator, himself designated by election from among members of the council hereof; and
3. First instance judicial body established pursuant to this constitution.

Article 84

Powers and Duties of the Woreda Administration

1. The Woreda Administration shall, within the territorial area of its organization, have all the powers enabling it to prepare and decide on the economic development and social service plans as well as to implement polices, laws, regulations and directives issued by the regional state organs.
2. Without prejudice to its rights and powers to exercise self-administration, facilitate local development and render decisions with regard to its own internal affairs, each and every woreda is a body hierarchically subordinate to the regional government.

Article-85

Election and Accountability of members of the Woreda Council

1. Members of the Woreda Council shall directly be elected from among the inhabitants of the kebeles embraced in the territorial area in which the woreda has been organized
2. Members of the Woreda Council shall be accountable to the electorate thereto.

አንቀጽ-86

የወረዳ ምክር ቤት ሥልጣንና ተግባር

1. የወረዳ ምክር ቤት በተቋቋመበት ወረዳ ውስጥ ከፍተኛው መንግሥታዊ የሥልጣን አካል ነው። ተጠሪነቱም እንደየአግባቡ ለብሔረሰብ ምክር ቤት ለክልሉ ምክር ቤት ይሆናል።
2. በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ 1 ሥር የሠፈረው አጠቃላይ ድንጋጌ እንደተጠበቀ ሆኖ ምክር ቤቱ የሚከተሉት ዝርዝር ሥልጣንና ተግባራት ይኖሩታል፡-
 - ሀ. የወረዳውን ኢኮኖሚያዊ ልማት፣ ማህበራዊ አገልግሎቶች፣ አስተዳደራዊ የሥራ እቅዶችና ፕሮግራሞች ረቂቅ መርምሮ ያፀድቃል፤
 - ለ. በወረዳው ውስጥ መሠረታዊ የግብርና ልማት ሥራዎች ወቅቱን ጠብቀው መካሄዳቸውንና የተፈጥሮ ሃብት ልማት፣ ጥበቃና እንክብካቤ ሥራ ልዩ ትኩረት ተሰጥቶች መከናወኑን ይከታተላል።
 - ሐ. ነዋሪው ሕዝብ ለልማት ሥራ በስፋት የሚነሳግበትንና የሚንቀሳቀስበትን አመች ሁኔታ ይፈጥራል፤
 - መ. ዝርዝሩ በሕግ የሚወሰን ሆኖ ከምክር ቤቱ አባላት መካከል አፈ-ጉባዔውን፣ ምክትል አፈ-ጉባዔውንና ዋና አስተዳዳሪውን በምርጫ ይሰይማል፤ በዋና አስተዳዳሪው የሚቀርቡለትን ምክትል አስተዳዳሪና ሌሎች የወረዳ አስተዳደር ምክር ቤት አባላት ሹመት መርምሮ ያፀድቃል፤
 - ሠ. የራሱን ውስጣዊ የአሠራር ሥነ-ሥርዓት መወሰኛ መመሪያ ያወጣል፤
 - ረ. ዝርዝሩ በሕግ የሚወሰን ሆኖ የገጠር መሬት መጠቀሚያ ክፍያ፣ የእርሻ ሥራ ገቢ ግብርና ሌሎች ገቢዎች ወቅቱን ጠብቀው መሰብሰባቸውን ያረጋግጣል፤ ሌሎች የአገልግሎት ክፍያዎችን ይጥላል፤
 - ሰ. የራሱን በጀት መርምሮ ያፀድቃል፤ ክልሉ ከሚመድበውና ከሚያስተዳድረው ውጪ ያለውንና የወረዳውን የገቢ ምንጭ ይጠቀማል፤
 - ሸ. የፌዴራሉና የክልሉ ሕግጋት መንግሥትና ሌሎች ሕጎች እንደተጠበቁ ሆነው የወረዳውን ሠላምና ፀጥታ ለማረጋገጥ ዝርዝር መመሪያ አውጥቶ በሥራ ላይ ያውላል።

Article-86

Powers and Duties of the Woreda council

1. The Woreda Council is, within the Woreda of its establishment, the highest body of state authority. Accordingly, its accountability shall be either to be the nationality or the regional council, as the case may be appropriate.
2. With out prejudice to the generality of the powers stipulated under sub-art. 1 of this Article hereof, the council shall have the following specific powers and duties:-
 - a. Examines and approves the draft economic development, social services, along with administrative working plans and programs of he Woreda concerned;
 - b. Follows up that basic agricultural development activities are undertaken consistent with the appropriate season and the task of development, conservation and care of natural resources is carried out with special attention given to it thereof;
 - c. Creates a suitable condition which the resident public is massively inspired and mobilized to engage in development efforts;
 - d. With details to be determined by law designates, by election form among the members of the council, its Speaker, Deputy Speaker and the Chief Administrator as well as considers and approves the appointment proposal of the Deputy Administrator and other members of the Woreda Administrative Council to be submitted to it by the chief Administrator thereof;
 - e. Issues guidelines to govern its own internal working procedures;
 - f. With details to be outlined by law, ensures that rural land user-fee, agricultural income tax and other revenues are collected in due time and even imposes other service charges;
 - g. Considers and approves its own budget, and utilizes any source of revenue of the Woreda concerned which may have been outside the sum allocated and administered by the regional state thereof;

ቀ. ዋና አስተዳዳሪውን ጨምሮ የወረዳውን ባለሥልጣናት ለጥያቄ ይጠራል፤ የአስፈጻሚውን አካል አሠራር ይመረምራል።

አንቀጽ-87

ሰለምክር ቤቱ አመራር

1. የወረዳ ምክር ቤት የራሱ ጽ/ቤት እንዲኖረው ሆኖ ከአባላቱ መካከል ተመርጠው በሚሰየሙ አንድ አፈ-ጉባዔ እና አንድ ምክትል አፈ-ጉባዔ ይመራል። ዝርዝሩ በሕግ ይወሰናል።
2. አፈ-ጉባዔው ተጠሪነቱ ለወረዳው ምክር ቤት ሆኖ ወቅቱን ጠብቆ ምክር ቤቱን ለስብሰባ የመጥራትና ጉባዔውን የመምራት ኃላፊነት ይኖርበታል።
3. ሌሎች የአፈ-ጉባዔውን ዝርዝር ተግባርና ኃላፊነቶች አስመልክቶ የክልል ምክር ቤቱን አፈ-ጉባዔ በሚመለከት በዚህ ሕገ-መንግሥት ከዚህ በላይ የተፃፉት ድንጋጌዎች እንደየአግባብነታቸው ተፈጻሚዎች ይሆናሉ።

አንቀጽ-88

የወረዳ ምክር ቤት ምክትል አፈ-ጉባዔ
ምክትል አፈ-ጉባዔው ተጠሪነቱ ለአፈ-ጉባዔውና ለወረዳው ምክር ቤት ሆኖ፡-

1. በአፈ-ጉባዔው ተለይተው የሚሰጡትን ተግባራት ያከናውናል፤
2. አፈ-ጉባዔው በማይኖርበት ጊዜ ወይም ሥራውን ለማከናወን በማይችልበት ጊዜ ተክቶ ይሠራል።

አንቀጽ-89

የምክር ቤቱ የስብሰባ ጊዜና የሥራ ዘመን

1. የወረዳ ምክር ቤት በየሦስት ወሩ አንድ ጊዜ ይሰበሰባል።
2. ከምክር ቤቱ አባላት መካከል ከሁለት ሦስተኛ በላይ የሚሆኑት በስብሰባው ላይ ከተገኙ ምልዓተ ጉባዔ ይሆናል። የምክር ቤቱ ውሣኔ በስብሰባው ላይ በተገኙት የምክር ቤቱ አባላት የአብላጫ ድምፅ ይተላለፋል።

h. Without prejudice to the federal and Regional Constitutions and other laws, issues and implements specific guidelines enabling to ensure peace and security pertaining to the Woreda concerned;

Article-87

Leadership of the Council

1. The Woreda Council shall have its own office and be led by a speaker and Deputy Speaker to be elected and designated as such from among its members. Details shall be determined by law.
2. The Speaker shall be accountable to the wereda Council and have the responsibility to convene the council in accordance with its prescribed schedules and preside over its proceedings.
3. The preceeding provisions of this constitution prescribed with respect to the Speaker of the Regional Council hereof, shall equally apply to the rest of duties and responsibilities of the Speaker to the extent of their conformity with the same.

Article-88

Deputy Speaker of the Woreda Council

The Deputy Speaker, with his accountability being to the Speaker and the Woreda Council, shall:-

1. Perform such duties as are specified and rendered to him by the Speaker;
2. Officially represent and replace the speaker whenever the latter is absent from office or unable to perform his duties thereof;

Article – 89

Meeting Time and Term of Office of the Council

- 1) The woreda Council shall convene once every three months.
- 2) There shall be a quorum where more than two-thirds of the members of the council are present at any meeting due. Any decision of the council shall be passed by a majority vote of those members of the same present at a meeting.

3. የወረዳ ምክር ቤት የሥራ ዘመን አምስት ዓመት ይሆናል። የምክር ቤቱ የሥራ ዘመን ከማብቃቱ ከአንድ ወር በፊት አዲስ ምርጫ ተካሂዶ ይጠናቀቃል። የቀድሞው ምክር ቤት የሥራ ዘመን በተጠናቀቀ በአንድ ወር ጊዜ ውስጥ አዲሱ ምክር ቤት ሥራውን ይጀምራል።
4. የወረዳ ምክር ቤት ስብሰባ በግልፅ ይካሄዳል። ምክር ቤቱ መደበኛ ስብሰባ በማያደርግበት ወቅት አፈ-ጉባዔው አስቸኳይ ስብሰባ ሊጠራ ይችላል። የወረዳው ዋና አስተዳዳሪ ወይም ከምክር ቤቱ አባላት መካከል ከግማሽ በላይ የሚሆኑት አስቸኳይ ስብሰባ እንዲካሄድ ከጠየቁ አፈ-ጉባዔው አስቸኳይ ስብሰባ ሊጠራ ይችላል።

አንቀጽ-90

ስለወረዳው አስተዳደር ምክር ቤት

1. የወረዳ አስተዳደር ምክር ቤት የተቋቋመበት ወረዳ ከፍተኛ ሕግ አስፈጻሚ አካል ሲሆን ተጠሪነቱም ለወረዳው ዋና አስተዳዳሪና ለወረዳው ምክር ቤት ነው።
2. የወረዳ አስተዳደር ምክር ቤት የወረዳው አስተዳዳሪ፣ ምክትል አስተዳዳሪ እንዲሁም በወረዳው ውስጥ የተቋቋሙ ዋና ዋና ዓላማ አስፈጻሚ የሴክተር ጽ/ቤት ኃላፊዎች የሚገኙበት አካል ሲሆን በብሔረሰብ አስተዳደሮች ውስጥ የሚገኙትን ወረዳዎች ሳይጨምር ከወረዳው ምክር ቤት ተጠሪነት ይኖርበታል።

አንቀጽ-91

ስለወረዳ አስተዳደር ምክር ቤት

ሥልጣንና ተግባር

1. የወረዳ አስተዳደር ምክርቤት የሚከተሉት ዝርዝር ሥልጣንና ተግባራት ይኖሩታል፡-
 - ሀ. የፌዴራሉና የክልሉ መንግሥታት ፖሊሲዎች፣ ሕጎች ደንቦች፣ መመሪያዎች፣ እቅዶችና ፕሮግራሞች በተቋቋመበት ወረዳ ውስጥ በሥራ ላይ እንዲውሉ ያደርጋል፤

- 3) The term of office of the woreda council shall be five years. New election shall take place one month prior to the expiry of the term of office of the council stipulated hereof. The new council shall commence its duties within one month from the expiry of the term of office of the preceeding council.
- 4) Meetings of the Woreda council shall be held in public. The speaker may call for an extraordinary session any time when the council is not due to undertake its regular meetings. The Speaker shall be dutybound to convene extraordinary sessions whenever such a meeting is demanded for either by the Chief Administrator of the Woreda or more than half the members of the council thereof.

Article-90

The Woreda administrative council

1. The woreda Administrative Council is the highest executive body in the woreda of its establishment and shall be accountable to the chief Administrator and the Woreda Council respectively.
2. The Woreda administrative council is a body constituted out of principal heads of various executive sectoral offices with specific objectives throughout the Woreda concerned, including the Administrator and Deputy Administrator and shall henceforth be accountable to the council of the Regional Government, in addition to its accountability to the pertinent woreda council, provided, however, that such may not apply to those woredas within the territorial limit of the Nationality Administrations.

ARTICLE -91

POWERS AND DUTIES OF THE WOREDA ADMINISTRATIVE COUNCIL

1. The Woreda Administrative Council shall have the following specific powers and duties:-
 - a) Cause the implementation of polices, laws, regulations, directives, plans and programs initiated and formulated by both the Federal and Regional states throughout the Woreda of its establishment;

- ለ. በወረዳው ውስጥ የሚገኙትን አስፈጻሚ አካላትን በበላይነት ያስተባብራል፤ ሥራቸውን ይከታተላል፤ ይመራል፤
 - ሐ. በሕገ መሠረት የገጠር መሬት መጠቀሚያ ክፍያ፣ የእርሻ ሥራ ገቢ ግብርና ሌሎች ገቢዎችን ይሰበስባል፤ ተጨማሪ ገቢዎች ስለሚገኙበት ሁኔታ አጥንቶ ለወረዳው ምክር ቤት ለውሣኔ ያቀርባል፤
 - መ. የወረዳውን ዓመታዊ በጀት ያዘጋጃል፤ ለወረዳው ምክር ቤት ያቀርባል፤ ሲፀድቅም በተግባር ላይ እንዲውል ያደርጋል፤
 - ሠ. የወረዳውን ነዋሪ ሕዝብ ሠላምና ደህንነት ይጠብቃል፤ የፀጥታና የፖሊስ አካላትን ይመራል፤ ሥራቸውን ያስተባብራል፤ ይቆጣጠራል፤
 - ረ. የማህበራዊ፣ ኢኮኖሚያዊና አስተዳደራዊ እቅዶችን አዘጋጅቶ ለወረዳው ምክር ቤት በማቅረብ ያስፀድቃል፤ ሲፈቀድም ተግባራዊ ያደርጋል፤
 - ሰ. ሕዝቡን ለልማት ሥራ በስፋት ያነሳሳል፤ የገጠር ልማትን ያፋጥናል፤ የተፈጥሮ ሃብትን ይጠብቃል፤ ያለማል፤ ይንከባከባል፤
 - ሸ. በወረዳው ውስጥ የሚገኝ ማናቸውም ቅርሣ-ቅርስ አስፈላጊው ጥበቃና እንክብካቤ የተደረገለት ስለመሆኑ በቅርበት ይከታተላል፤
 - ቀ. በወረዳው ምክር ቤትና በክልሉ መስተዳድር ምክር ቤት የሚሰጡትን ሌሎች ተግባራት ያከናውናል።
2. የወረዳ አስተዳደር ምክር ቤት አባላት በመንግሥታዊ ሥልጣናቸው ለሚፈጽሙት ተግባርና ለሚያሳልፉት ውሣኔ የጋራ ኃላፊነት አለባቸው።

አንቀጽ-92

ስለወረዳው ዋና አስተዳዳሪ አስያየምና የሥራ ዘመን

- 1. የወረዳው ዋና አስተዳዳሪ በወረዳ ምክር ቤት ምርጫ አሸናፊ በሆነውና በምክር ቤቱ ውስጥ አብላጫ መቀመጫ ባገኘው የፖለቲካ ድርጅት/ቶች/ አቅራቢነት ከምክር ቤት አባላቱ መካከል በምርጫ ይሰየማል።
- 2. በዚህ ሕገ-መንግሥት በሌላ አኳኋን ካልተወሰነ በስተቀር የወረዳው ዋና አስተዳዳሪ የሥራ ዘመን የወረዳው ምክር ቤት የሥራ ዘመን ይሆናል።

- b) Superintend over the executive bodies found in the woreda, follow up and direct their activities;
 - c) Collect, in accordance with law, rural land user-fee agricultural income tax and other revenues, study the thereby submit recommendation material for the woreda council;
 - d) Prepare the annual budget of the Woreda, submit same to implementation upon approval thereof;
 - e) Safeguard peace and security of the inhabitants as well as follow up and supervise over their activities;
 - f) Prepare its social, economic and administrative plans, thereby effectuate upon prior authorization;
 - g) Awaken the masses for development efforts, facilitate rural development, as well as protect, develop and provide care for natural resources;
 - h) Closely follow up that any form of legacy or heritage traced in the woreda is provided with the necessary care and protection thereof;
 - i) Perform such other functions as may be delivered to it both by the Woreda council and that of the Regional Government.
2. Members of the Woreda Administrative council shall have collective responsibility with respect to the duties performed and decisions passed in common due to their official state powers.

Article-92

Designation and tenure of the Woreda's Chief Administrator

- 1. The Chief Administrator of the woreda Shall be designated as such by an election from among members of the council, having primarily been nominated by the political party or parties wining the majority seat of the Woreda council in an election held for the same.
- 2. Unless otherwise provided for in this constitution, the tenure of the Woreda Chief Administrator shall be equal to the term of office of the woreda Council hereof.

አንቀፅ-93

የወረዳው ዋና አስተዳዳሪ ሥልጣንና ተግባር

1. የወረዳው ዋና አስተዳዳሪ ተጠሪነቱ ለወረዳው ምክር ቤትና ለክልሉ ርዕሰ መስተዳድር ሆኖ የተሾመበት ወረዳ ተጠሪ፣ የአስተዳደሩ ሥራ መሪና የአስተዳደር ም/ቤቱ ሰብሳቢ ነው።
2. በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ 1 የሰፈረው አጠቃላይ ድንጋጌ እንደተጠበቀ ሆኖ ዋና አስተዳዳሪው፡-
 - ሀ. የወረዳውን አስተዳደር ይወክላል፤
 - ለ. የወረዳውን አስተዳደር ምክር ቤት ይሰበስባል፤ ይመራል፤
 - ሐ. የፌዴራሉና የክልሉ መንግሥታት ፖሊሲዎች፣ ሕጎች ደንቦች፣ መመሪያዎችና ፕሮግራሞች በወረዳው ውስጥ በትክክል ሥራ ላይ መዋላቸውን ያረጋግጣል፤
 - መ. ምክትል አስተዳዳሪውን ጨምሮ የወረዳውን አስተዳደር ም/ቤት አባላት ሹመት ለወረዳው ም/ቤት አቅርቦ ያስፀድቃል፤
 - ሠ. የወረዳው አስተዳዳሩን ልዩ ተቋማትና በሥሩ የሚገኙትን ቀበሌዎች ሥራ በበላይነት ያስተባብራል፤ ይመራል፤ ይቆጣጠራል፤
 - ረ. የወረዳው ማህበራዊ አገልግሎቶች፣ የኢኮኖሚያዊ ልማት እቅዶችና ፕሮግራሞች ወቅቱን ጠብቀው መዘጋጀታቸውን ይቆጣጠራል፤ ተግባራዊነታቸውን ይከታተላል፤
 - ሰ. የወረዳው ነዋሪ ሕዝብ ሰላምና ደህንነት በአስተማማኝ ሁኔታ ይጠበቅ ዘንድ ሕግና ሥርዓትን እንዲያስከብሩ የተቋቋሙትን የፀጥታና የፖሊስ ኃይሎች በበላይነት ይመራል፤ ይቆጣጠራል፤
 - ሸ. ለወረዳው አስተዳደር ምክር ቤት፣ ለወረዳው ምክር ቤትና ለበላዩ አስተዳደር አካላት በየጊዜው ሪፖርት ያቀርባል፤
 - ቀ. በዚህ ሕገ-መንግሥት ስለብሔረሰብ አስተዳደሮች የተደነገገው እንደተጠበቀ ሆኖ በወረዳው ምክር ቤትና በክልሉ ርዕሰ መስተዳድር የሚሰጡትን ሌሎች ተግባራት ያከናውናል።

Article-93

Powers and Duties of the Woreda Chief Administrator

1. The Woreda Chief Administrator, with his accountability being both to the Woreda Council and the Regional Head of Government, is the representative of the Woreda concerned, the Administrative Council.
2. Without prejudice to the generality of the foregoing provisions stipulated under sub-art. 1 of this Article hereof, the Chief Administrator shall:-
 - a. Represent the Woreda Administration;
 - b. Convene and preside over meetings of the woreda's Administrative Council;
 - c. Ensure that the policies, laws, regulations, directives and programs of the both the Federal and Regional States are properly implemented throughout the Woreda;
 - d. Submit the proposed members of the Woreda's Administrative Council including the Deputy Administrator and get their respective appointments approved by the woreda Council;
 - e. Coordinate, direct and supervise over the activities of various institutions of the Woreda Administration as well as those kebeles subordinate thereto;
 - f. See to it that the woreda's social services, economic development plans and programs are prepared in due time and follow up their implementation;
 - g. Lead and supervise over the security and police forces established with the view to maintaining law and order so that peace and well-being of the inhabitants of the woreda concerned would be safeguarded, as a result;
 - h. Submit periodic reports to the Woredas Administrative Council, the Woreda Council as well as to its superior Administrative bodies;
 - i. Save the provisions of this constitution pertaining to the Nationality Administrations hereof, carry out such other functions as may be delivered to him by the Woreda Council and the Regional Head of Government.

አንቀፅ-94

የወረዳ ምክትል አስተዳዳሪ ሥልጣንና ተግባር

የወረዳ ምክትል አስተዳዳሪ በወረዳው ዋና አስተዳዳሪ አቅራቢነት ሹመት በወረዳው ምክር ቤት የሚፀድቅ ሆኖ የሚከተሉት ሥልጣንና ተግባራት ይኖሩታል፡-

1. በዋና አስተዳዳሪውና በወረዳው አስተዳደር ም/ቤት ተለይተው የሚሰጡትን ተግባራት ያከናውናል፤
2. ዋና አስተዳዳሪው በማይኖርበት ወይም ሥራውን ለማከናወን በማይችልበት ጊዜ ተክቶ ይሠራል፡፡
3. ምክትል አስተዳዳሪው ተጠሪነቱ ለወረዳው ዋና አስተዳዳሪና ለአስተዳደር ም/ቤቱ ነው፡፡

አንቀጽ-95

የዋና አስተዳዳሪው ጽ/ቤት

1. የወረዳው ዋና አስተዳዳሪ የራሱ ጽ/ቤት ይኖረዋል፡፡
2. የዋና አስተዳዳሪው ጽ/ቤት የወረዳው አስተዳዳሪ ም/ቤት ጽ/ቤት በመሆን ጭምር ሊያገለግል ይችላል፡፡ ዝርዝሩ በሕግ ይወሰናል፡፡

ምዕራፍ አሥር

ስለቀበሌ አስተዳደር አደረጃጀትና

ሥልጣን

አንቀጽ-96

አደረጃጀትና ተጠሪነት

1. የቀበሌ አስተዳዳሪ በክልሉ የመጨረሻው መንግሥታዊ የአስተዳደር እርከን ሲሆን በዚህ ሕገ-መንግሥት መሠረት ተጠሪነቱ እንደ ሁኔታው ለታቀፈበት የከተማና ወይም የወረዳ አስተዳደር ነው፡፡
2. የቀበሌ አስተዳዳሪ የሚከተሉት አበይት አካላት ይኖሩታል፡-
 - ሀ. የቀበሌ ምክር ቤት፤
 - ለ. የቀበሌ አስተዳደር ምክር ቤትና
 - ሐ. የማህበራዊ ፍርድ ቤት፡፡

Article-94

Powers and Duties of the Woreda's Deputy Administrator

The Deputy Administrator of the Woreda, whose appointment is to be approved by the Woreda Council upon prior nomination by the woreda's Chief Administrator, shall have the following power the duties:-

1. Perform such duties as may be specified and rendered to him by the Chief Administrator and the Woreda's Administrative Council thereof;
2. Officially represent the Chief Administrator any time the latter is absent from duty or unable to conduct his business.
3. The Deputy Administrator is accountable to the Woreda's Chief Administrator as well as the Administrative council of the same.

Article -95

The Office Administrator of Chief Administrator

1. The chief Administrator of the Woreda shall have an office of his own.
2. The Office of the Chief Administrator may also serve and be utilized as the office of the Woreda's Administrative council. Details shall be determined by law.

Chapter Ten

Organization and powers of the Kebele Administration

Article -96

Organization and Accountability

1. The kebele Administration, while being the lowest administrative hierarchy of the Regional State, is accountable to its embracing urban and or woreda Administration, as the case may require.
2. The kebele Administration shall have the following principal organs.
 - a) The kebele Council,
 - b) The Kebele Administrative Council and
 - c) The Social Court.

አንቀጽ-97

ስለቀበሌ ምክር ቤት

1. የቀበሌ ምክር ቤት በዚህ ሕገ-መንግሥት መሠረት የቀበሌው ነዋሪ ሕዝብ ከፍተኛ የሥልጣን አካል ሆኖ ተቋቁሟል።
2. የቀበሌ ምክር ቤት አባላት በቀጥታ በቀበሌው ነዋሪ ሕዝብ የሚመረጡ ይሆናሉ።
3. የምክር ቤቱ አባላት ተጠሪነታቸው ለመረጣቸው ሕዝብ ነው።
4. የቀበሌ ምክር ቤት ተጠሪነቱ እንደሁኔታው ቀበሌው ለታቀፈበት የከተማ ምክር ቤትና ወይም የወረዳ ምክር ቤት ይሆናል።

አንቀጽ-98

የቀበሌ ምክር ቤት ሥልጣንና ተግባር

በዚህ ሕገ-መንግሥት አንቀጽ 97 ንዑስ አንቀጽ 1 ሥር የሠፈረው አጠቃላይ ድንጋጌ እንደተጠበቀ ሆኖ የቀበሌ ምክር ቤት ከዚህ በታች የተመለከቱት ዝርዝር ሥልጣንና ተግባራት ይኖሩታል፡-

1. የወረዳው ምክር ቤትና የወረዳው አስተዳደር ምክር ቤት በየጊዜው የሚያወጧቸው መመሪያዎችና እቅዶች በቀበሌው ውስጥ በሥራ ላይ እንዲውሉ ያደርጋል፤
2. የበላይ የሆኑት የአስተዳደር አካላት ከሚያወጧቸው ፖሊሲዎች፣ ሕጎች፣ ደንቦችና መመሪያዎች ጋር በማይቃረን መንገድ የአካባቢ ማህበራዊ ጉዳይ መመሪያዎችን አውጥቶ በቀበሌው ውስጥ በሥራ ላይ እንዲውሉ ያደርጋል፤
3. ከምክር ቤቱ አባላት መካከል የቀበሌውን አፈ-ጉባዔ፣ ምክትል አፈ-ጉባዔና የቀበሌውን ዋና አስተዳዳሪ በምርጫ ይሰይማል፤ የቀበሌውን የአስተዳደር ምክር ቤት ያደራጃል፤
4. የነዋሪውን ሕዝብ ትችትና አስተያየት መሠረት በማድረግ በቀበሌው አስተዳዳሪ ተመርጠው የሚቀርቡለትን የማህበራዊ ፍርድ ቤት ዳኞች ይሾማል፤
5. የቀበሌውን የአስተዳደር ምክር ቤትና ሌሎች ንዑሳን ኮሚቴዎችን የሥራ ክፍፍል ምደባ ይወስናል፤

Article – 97

The Kebele Council

1. The Kebele council is hereby established, in accordance with this constitution, as the highest organ or powers of the kebele inhabitants concerned.
2. Members of the kebele council shall be elected directly by the kebele inhabitants.
3. Members of the council shall be accountable to the electorate.
4. The Accountability of the kebele council shall be to its embracing Urban Council and or the Woreda Council, as the case may require.

Article – 98

Powers and Duties of the Kebele Council

With prejudice to the generality of the provisions stipulated under Art. 97 of this constitution hereof the kebele council shall have the following specific powers and duties:-

1. Causes the implementation of guidelines and the plans which are issued time after time by the woreda council and its Administrative council throughout the kebele concerned;
2. Issues locally-operational guidelines in the nature of social affairs in a manner that such should not be inconsistent with those policies, laws, regulations and directives enacted by its superior Administrative Organs and thereby strives for their implementation in the kebele concerned;
3. Designates, through election, from amongst the members of the council, the Speaker, Deputy Speaker and Chief Administrator of the kebele and thereby organizes the Administrative Council of the same;
4. Appoints social court judges who have to be selected and nominated to it in advance by the kebele’s Administrator, the resident public;
5. Determines the distribution of work and possible assignment of the kebele’s Administrative Council and other subordinate committees thereof;

6. የበላይ በሆኑ የአስተዳደር አካላት የሚሰጡትን የማህበረ-ኢኮኖሚያዊ ልማትና አስተዳደራዊ እቅዶችና ፕሮግራሞችን ተቀብሎ በቀበሌው ውስጥ በሥራ ላይ የሚውሉበትን ዝርዝር የሥራ አፈፃፀም መርሃ-ግብር ያወጣል፤ አፈፃፀሙንም ይከታተላል።
7. ለሚመለከተው ቀበሌ ነዋሪ ሕዝብ የሚጠቅሙ ሌሎች ተጨማሪ እቅዶችን ያወጣል፤ ተግባራዊነታቸውንም በቅርበት ይከታተላል፤
8. የቀበሌውን ነዋሪ ሕዝብ ለልማት ሥራ ያነሳሳል፤ የተፈጥሮ ሃብትን ልማትና እንክብካቤ ሥራ በቅርበት ይከታተላል፤
9. የቀበሌውን ነዋሪ ሕዝብ ሠላምና ደህንነት መጠበቁንና ሕግና ሥርዓት መከበሩን ያረጋግጣል።
10. የቀበሌውን አስተዳዳሪና ምክትል አስተዳዳሪ ለጥያቄ ይጠራል፤ የአስፈፃሚውን አካል አሰራር ይመረምራል።

አንቀጽ-99

ስለቀበሌ ምክር ቤት አመራር

1. ቀበሌ ምክር ቤት የራሱ ጽ/ቤት የሚኖረው ሆኖ ከአባላቱ መካከል በሚመረጡ አንድ አፈ-ጉባዔ እና አንድ ምክትል አፈ-ጉባዔ እና አንድ ምክትል አፈ-ጉባዔ ይመራል። ዝርዝሩ በሕግ ይወሰናል።
2. አፈ-ጉባዔው ተጠሪነቱ ለቀበሌ ምክር ቤት ሆኖ ምክር ቤቱን በወቅቱ ይሰበስባል፤ ይመራል፤ አጀንዳዎች እንዲዘጋጁ ያደርጋል፤ ቃሉ-ጉባዔዎች መያዛቸውንና ሰነዶች መጠበቃቸውን ይከታተላል፤ ይቆጣጠራል።
3. ምክትል አፈ-ጉባዔው ተጠሪነቱ ለአፈ-ጉባዔውና ለቀበሌው ምክር ቤት ሆኖ፡-
 - ሀ. በአፈ-ጉባዔው ተለይተው የሚሰጡትን ተግባራት ያከናውናል፤
 - ለ. አፈ-ጉባዔው በማይኖርበት ወይም ሥራውን ለማከናወን በማይችበት ጊዜ እርከን ተክቶ ይሠራል።

6. Receives the socio-economic development and administrative organs, sets out detailed implementation schemes with which to realize same in the kebele concerned and oversees the execution thereof;
7. Introduces such other additional plans as might be of interest to the inhabitants of the kebele concerned and closely follows up their implementation;
8. Awakens the resident population of the kebele to engage in development efforts and closely monitors the activities aimed at the development and care of natural resources hereof;
9. Ensures the protection of peace and security of the resident public and maintenance of law and order throughout the kebele;
10. Calls for Questioning the kebele's Chief and Deputy Administrators and inquires into the workings of the executive body thereto.

Article-99

Leadership of the Kebele Council

1. The kebele council shall, having its own secretariat, be led by the Speaker and Deputy Speaker to be elected from among its members. Particulars shall be determined by law.
2. The Speaker shall, with his accountability being to the kebele Council, convene the council on due time and preside over its proceedings, cause preparation of the Agenda as well as follow up and supervise over the taking down of minutes and preservation of documents.
3. The Deputy Speaker, with his accountability being both to the Speaker and the kebele council, shall:-
 - a) Perform such duties as may be specifically delivered to him by the Speaker;
 - b) Officially represent the Speaker whenever the latter is absent from or unable to perform his duties.

አንቀጽ-100

የምክር ቤቱ የሰብሰባ ጊዜና የሥራ ዘመን

1. የቀበሌ ምክር ቤት መደበኛ ስብሰባውን በወር አንድ ጊዜ ይካሄዳል።
2. ከምክር ቤቱ አባላት መካከል ከሁለት ሦስተኛ በላይ የሚሆኑት በስብሰባው ላይ ከተገኙ ምልዓተ-ጉባዔ ይሆናል። የምክር ቤቱ ውሣኔ በስብሰባው ላይ በተገኙት የምክር ቤቱ አባላት የአብላጫ ድምፅ ይተላለፋል።
3. የምክር ቤቱ የሥራ ዘመን አምስት ዓመት ይሆናል። የሥራ ዘመኑ ከማብቃቱ ከአንድ ወር በፊት አዲስ ምርጫ ተካሂዶ ይጠናቀቃል። የቀድሞው ምክር ቤት የሥራ ዘመን በተጠናቀቀ በአሥራ አምስት ቀናት ውስጥ አዲሱ ምክር ቤት ሥራውን ይጀምራል።
4. የቀበሌ ምክር ቤት ስብሰባ በግልፅ ይካሄዳል። ምክር ቤቱ መደበኛ ስብሰባ ማያደርግበት ወቅት አፈ-ጉባዔው አስቸኳይ ስብሰባ ሊጠራ ይችላል። የቀበሌው አስተዳዳሪ ወይም ከምክር ቤቱ አባላት መካከል ከግማሽ በላይ የሚሆኑት አስቸኳይ ስብሰባ እንዲካሄድ ከጠየቁ አፈ-ጉባዔው የምክር ቤቱን ስብሰባ የመጥራት ግዴታ አለበት።

አንቀጽ-101

ስለቀበሌ አስተዳደር ምክር ቤት

1. የቀበሌ አስተዳደር ምክር ቤት የቀበሌው አስተዳዳሪ፣ ምክትል አስተዳዳሪና በቀበሌው ውስጥ ከተቋቋሙት መንግሥታዊያን የማህበራዊ አገልግሎት ሰጭ ተቋማት ሠራተኞች በአባልነት የሚገኙበትና የበላይ በሆኑት የአስተዳደር አካላት ለሚገቡ ሕጎች፣ ደንቦችና መመሪያዎች የበታች አስፈጻሚ አካል ነው።
2. የቀበሌ አስተዳደር ምክር ቤት በተጠሪነቱ ለቀበሌው አስተዳዳሪ፣ ለመረጠው የቀበሌ ምክር ቤትና እንደሁኔታው ቀበሌው ለታቀፈበት ከተማ አስተዳደርና ወይም ለወረዳው አስተዳደር ይሆናል።

Article-100

Meeting Time and Term of Office of the Council

1. The kebele council shall hold its ordinary meetings once every month.
2. There shall be a quorum if and when more than two-thirds of the members of the council are present at a meeting. Decisions of the council shall be passed by a majority vote of those members of the council present at a meeting.
3. The term of office of the council shall be five years. New election shall take place one month before the expiry of the term of office prescribed hereof. The new council shall commence its duties within fifteen days from the expiry of the term of office of the proceeding council.
4. Meetings of the kebele Council shall be conducted in public. The Speaker may call for an emergency session any time the council is not due to hold its ordinary meetings. The Speaker shall have the duty to call for an emergency meeting any time when so demanded by either the kebele's Administrator or more than half the members of the council.

Article – 101

Administrative Council of the Kebele

1. The kebele Administrative Council is the lowest executive body, whose members are constituted from the kebele's Chief and Deputy Administrators as well as public employees of social service-rendering institutions established therein and entrusted with the implementation of laws, regulations and directives issued by its superior Administrative Organs.
2. The kebele Administrative Council shall be accountable to the kebele Administrator and its electing kebele Council as well as to the Urban Administration and or Woreda Administration in which such kebele is embraced, as the case may require.

3. የቀበሌ አስተዳደር ምክር ቤት አባላት በግልጽ በወል የቀበሌውን አስተዳደር ሥራ ይመራሉ፣ ያስተባባራሉ።
4. የቀበሌ አስተዳደር ምክር ቤት አባላት በጋራ ሥልጣናቸው ለሚያሳልፉት ውሳኔና ለሚፈፀሙት ተግባር የጋራ ኃላፊነት አለባቸው።

አንቀጽ-102

የቀበሌ አስተዳደር ምክር ቤት ሥልጣንና ተግባር

1. በዚህ ሕገ-መንግሥት አንቀጽ 101 ንዑስ አንቀጽ 1 ሥር የሰፈረው አጠቃላይ ድንጋጌ እንደተጠበቀ ሆኖ የቀበሌ አስተዳደር ምክር ቤት ከዚህ በታች የተመለከቱት ዝርዝር ሥልጣንና ተግባራት ይኖሩታል፡-
 - ሀ. የቀበሌው ምክር ቤት የሚነድፋቸውን የልማት እቅዶችና ፕሮግራሞች በቀበሌው ውስጥ በሥራ ላይ ያውላል፣ የራሱን ዝርዝር የልማት እቅዶች ይነድፋል፣ ለቀበሌው ምክር ቤት እያቀረበ ያስፀድቃል፤
 - ለ. በቀበሌው ውስጥ የሚካሄዱ የማህበራዊ አገልግሎት እቅዶች በሥራ ላይ መዋላቸውን ይከታተላል፣ ይቆጣጠራል፤
 - ሐ. የገጠር ልማትን ያፋጥናል፣ የተፈጥሮ ሃብት ጥበቃ፣ እንክብካቤና ልማት ሥራ በከፍተኛ ደረጃ እንዲካሄድ ያደርጋል፣ ሕዝቡን ለልማት ሥራ ያነሳሳል፣ ያስተባብራል፤
 - መ. በቀበሌው ሠላምና ፀጥታ እንዲጠበቅ ያደርጋል፤
 - ሠ. በአካባቢው ለሚገኙት ቅርሳ ቅርሶች ተገቢውን ጥበቃና እንክብካቤ ያደርጋል፣ በጥቅም ላይ ስለሚውሉበት መንገድም የበላይ ለሆኑት አካላት ያሳውቃል፤
 - ረ. የሥራ እንቅስቃሴውን በሚመለከት ለቀበሌው ምክር ቤት በየወቅቱ ሪፖርት ያቀርባል፤
 - ሰ. በቀበሌው ምክር ቤት የሚሰጡትን ሌሎች ተግባራት ያከናውናል።

3. Members of the kebele Administrative Council shall individually and Collectively direct and co-ordinate the Activities of the Kebele Administration.
4. Members of the kebele Administrative Council shall be collectively responsible for any decision they pass and activities they perform in common while exercising their collective powers.

Article-102

Powers and Duties of the Kebele Administrative Council

1. Without prejudice to the general provisions stipulated under Art. 101 sub-art. 1 of this constitution hereof, the kebele, development plans and programs initiated and formulated by the kebele Administrative Council shall have the following specific powers and duties:-
 - a. Implements, throughout the kebele, development plans and programs initiated and formulated by the kebele Council, drafts its own detailed development plans and submits same to the kebele Council for approval thereof;
 - b. Follows up and supervises over the implementation of social service plans underway within the limit of the kebele;
 - c. Accelerates rural development, strives for the undertaking of protection, care and development of natural resources as well as agitates and co-ordinates the masses to engage in development efforts;
 - d. Sees to it that the Kebele's peace and security is maintained or safeguarded;
 - e. Causes proper preservation and care of heritages traced in the locality and thereby notifies to its superiors as to the ways of their possible utilization thereof;
 - f. Submits periodic reports to the kebele council with regard to its activities;
 - g. Carries out such other duties as may be assigned to it by the kebele Council.

2. የቀበሌ አስተዳደር ምክር ቤት ዝርዝር የሥራ እቅዶችን የሚገደፈውና አፈፃፀማቸውን የሚከታተለውም ሆነ የሚገመገመው እንደ አስፈላጊነቱ በየጊዜው እየተገናኘ ይሆናል።

አንቀጽ-103

ስለቀበሌ አስተዳዳሪ አሰያዩምና የሥራ ዘመን

1. ስለቀበሌ አስተዳዳሪ በቀበሌው ምክርቤት ምርጫ አሸናፊ በሆነውና በምክር ቤቱ ውስጥ አብላጫ መቀመጫ ባገኘው የፖለቲካ ድርጅት/ዳኝ/ አቅራቢነት ከምክር ቤቱ አባላት መካከል ተመርጦ ይሰይማል።
2. በዚህ ሕገ-መንግሥት በሌላ አኳኒን ካልተወሰነ በስተቀር የቀበሌ አስተዳዳሪ የሥራ ዘመን የቀበሌው ምክር ቤት የሥራ ዘመን ይሆናል።

አንቀጽ-104

የቀበሌ አስተዳዳሪ ሥልጣንና ተግባር

1. የቀበሌ አስተዳዳሪ ተጠሪነቱ ለቀበሌው ምክር ቤትና እንደሁኔታው ቀበሌው ለታቀፈበት ከተማና ወይም ወረዳ አስተዳደር ሆኖ የቀበሌው ተጠሪ፣ የአስተዳደሩ ሥራ መሪና የአስተዳደር ም/ቤቱ ሰብሳቢ ነው።
2. በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ 1 ሥር የሠፈረው አጠቃላይ ድንጋጌ እንደተጠበቀ ሆኖ የቀበሌ አስተዳዳሪ ከዚህ በታች የተመለከቱት ዝርዝር ሥልጣንና ተግባራት ይኖሩታል፡-
 - ሀ. የቀበሌውን አስተዳደር ምክር ቤት ይሰበስባል፣ ይመራል፣
 - ለ. የበላይ በሆኑት የአስተዳደር አካላት የሚወጡትን ፖሊሲዎች፣ ሕጎች፣ ደንቦች፣ መመሪያዎችና እቅዶች ተቀብሎ በቀበሌው ውስጥ በሥራ ላይ መዋላቸውን ይከታተላል፣ ይቆጣጠራል፣
 - ሐ. ምክትል አስተዳዳሪውን ጨምሮ የቀበሌውን አስተዳደር ምክር ቤት አባላት ሹመት ለቀበሌው ም/ቤት አቅርቦ ያስፀድቃል፣

2. The kebele Administrative Council shall formulate its specific work-plans as well as monitor and evaluate executions thereof by meeting on prescribed schedules, as may be necessary.

Article – 103

Designation and Tenure of the Kebele Administrator

1. The Kebele Administrator shall be elected and designated as such from among members of the kebele Council having been primarily nominated by the political party or parties declared to have won the majority seat of the council in an election to that end.
2. Unless otherwise provided for in this constitution, the tenure of the kebele Administrator shall be equal to the term of office of the kebele Council hereof.

Article – 104

Powers and Duties of the kebele Administrator

1. The kebele Administrator is, with his accountability being to the kebele council as well as to the Urban Administration and or the Woreda Administration embracing such kebele, as the cause may be, the representative of the kebele, managing head of its administration and chairperson of the Administrative Council.
2. Without prejudice to the general provisions stipulated under sub-art. 1 of this Article hereof, the Kebele Administrator shall have the following specific powers and duties:-
 - a. Convenes the kebele Administrative council and thereby presides over its proceedings;
 - b. Receives those policies, laws, regulations, directives and plans issued and forwarded to him by his superior Administrative organs as well as follows up and supervises over there implementation throughout the kebele concerned;
 - c. Nominates and gets the approval by the kebele Council of proposed appointments of members of the kebele Administrative Council including the Deputy Administrator;

መ. የነዋሪውን ሕዝብ አስተያየት መሠረት አድርጎ በቀበሌው አስተዳደር ምክር ቤት አማካኝነት እንዲጣራ ካደረገ በኋላ እጩ የቀበሌ ማህበራዊ ፍ/ቤት ዳኞችን ዝርዝር ለቀበሌው ምክር ቤት አቅርቦ ይሾማል፤

ሠ. የቀበሌው ምክር ቤት፣ ለነዋሪው ሕዝብና እንደ አስፈላጊነቱ ቀበሌው ለታቀፈበት ከተማና ወይም ወረዳ አስተዳደር በየጊዜው የሥራ ሪፖርት ያቀርባል፤

ረ. በቀበሌው አስተዳደር ም/ቤት፣ በቀበሌው ምክር ቤትና እንደሁኔታው በሚመለከተው ከተማና ወይም ወረዳ አስተዳደር የሚሰጡትን ሌሎች ተግባራት ያከናውናል።

አንቀጽ-105

የቀበሌ ምክትል አስተዳዳሪ ሥልጣንና ተግባር

የቀበሌ ምክትል አስተዳዳሪ በቀበሌው አስተዳዳሪ ተመርጦ ሹመቱ በቀበሌው ም/ቤት የሚፀድቅ ሆኖ፡-

1. በቀበሌው አስተዳዳሪና በአስተዳደር ም/ቤቱ ተለይተው የሚሰጡትን ተግባራት ያከናውናል፤
2. የቀበሌው አስተዳዳሪ በማይኖርበት ወይም ሥራውን ለማከናወን በማይችልበት ጊዜ ተክቶ ይሠራል።
3. የቀበሌ ምክትል አስተዳዳሪ ተጠሪነቱ ለቀበሌው አስተዳዳሪና ለአስተዳደር ም/ቤቱ ነው።

አንቀጽ-106

ስለቀበሌ አስተዳደር ጽ/ቤት

የቀበሌ አስተዳደር የራሱ ጽ/ቤት ይኖረዋል። ዝርዝሩ በሕግ ይወሰናል።

- d. Submits the list of proposed kebele Social Court judges and thereby secures their appointment by the Kebele Council after having them scrutinized and Screened by the Kebele Administrative council with the Regard to the opinion of the resident public Concerned;
- e. Avails periodic activity reports to the kebele Council, the resident public as well as to the urban and or woreda Administration embracing such kebele, as the cause may be appropriate;
- f. Carries out such other functions as may be referred to him by the Kebele Administrative Council, the Kebele Council as well as the Urban and or Woreda Administration concerned.

Article – 105

Powers and Duties of the Kebele’s Deputy Administrator

The Kebele Deputy Administrator, whose selection is facilitated by the Kebele Administrator and whose appointment approved by the Kebele Council, shall:-

1. Perform such duties as may be specified and delivered to him by the kebele Administrator and the Administrative Council;
2. Officially represent the Kebele Administrator when over the latter is absent from or unable to perform his duties.
3. The kebele Deputy Administrator is accountable to the kebele Administrator and the Administrative Council thereto.

Article-106

The office of the Kebele Administration

The Kebele Administration shall have an office of its own particulars shall be determined by law.

Social Court of the Kebele

1. The kebele Social Court is hereby established, pursuant to this constitution, having the status of the kebele’s judicial organ of social nature. Particulars shall be determined by law.

አንቀጽ-107

የቀበሌ ማህበራዊ ፍ/ቤት

1. የቀበሌ ማህበራዊ ፍ/ቤት የቀበሌው ማህበራዊ የዳኝነት አካል ሆኖ በዚህ ሕጉ መንግሥት ተቋቁሟል። ዝርዝሩ በሕግ ይወሰናል።
2. የማህበራዊ ፍ/ቤት ዳኞች በዚህ ሕጉ መንግሥት አንቀጽ 98 ንዑስ አንቀጽ 4 ሥር በተደነገገው መሠረት ተመርጠው በቀበሌ ምክርቤት የሚሾሙ ይሆናሉ።
3. የማህበራዊ ፍ/ቤት ዳኞች የሥራ ዘመን የቀበሌው ምክር ቤት የሥራ ዘመን ይሆናል። ዝርዝሩ በሕግ ይወሰናል።

ምዕራፍ አሥራ አንድ

የክልሉ ፖሊሲ ዓላማዎችና

መርሆዎች

አንቀጽ-108

ዓላማዎች

1. ማንኛውም የመንግሥት አካል የፌዴራሉንና የክልሉን ሕግጋት መንግሥታት፣ ሌሎች ሕጎችና ፖሊሲዎች በሥራ ላይ ሲያውሱ በዚህ ምዕራፍ በተመለከቱት ዓላማዎችና መርሆዎች ላይ መመሥረት አለበት።
2. በዚህ ምዕራፍ ውስጥ “መንግሥት” ማለት የአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግሥት ነው።

አንቀጽ-109

ፖለቲካ ነክ ዓላማዎች

1. መንግሥት በዴሞክራሲያዊ መርሆዎች ላይ በመመሥረት ሕዝቡ በሁሉም ደረጃዎች ራሱን በራሱ የሚያስተዳድርበትን ሁኔታ ማመቻቸት አለበት።
2. መንግሥት የብሔር-ብሔረሰቦችና የሕዝቦችን ማንነት የማክበር፣ በዚህም ላይ በመመርኮዝ በመካከላቸው እኩልነትን፣ አንድነትንና ወንድማማችነትን የማጠናከር ግዴታ አለበት። በተለይ ይበልጥ ጎሳ ቀር ለሆኑ ብሔረሰቦች ልዩ ትኩረት ለማድረግ እኩልነታቸውን ማረጋገጥ አለበት።

አንቀጽ-110

ኢኮኖሚ ነክ ዓላማዎች

1. መንግሥት ሁሉም የክልሉ ነዋሪዎች በክልሉ የተጠራቀመ እውቀትና ሃብት ተጠቃሚ የሚሆኑበት መንገድ የመቀየስ ኃላፊነት አለበት።
2. መንግሥት የክልሉ ነዋሪዎች የኢኮኖሚ ሁኔታዎችን ለማሻሻል እኩል ዕድል እንዲኖራቸው ለማድረግና ሃብት ፍትሐዊ በሆነ መንገድ የሚከፋፈልበትን ሁኔታ ማመቻቸት አለበት።

2. Judges of the social court shall be selected and appointed by the kebele Council pursuant to the provisions of Art. 98 sub-art.4 of this constitution hereof.
3. The term of office of social court judges shall be that of the kebele council concerned. Particulars shall be determined by law.

Chapter Eleven

Regional Policy objectives and principles

Article – 108

Objectives

1. Any state organ shall, in the implementation of the Federal and Regional constitutions, other laws and public policies, be guided by the objectives and principles specified under this chapter.
2. The term “state” in this chapter shall mean the Amhara National Regional State.

Article – 109

Political Objectives

1. Guided by democratic principles, the state shall promote and support the people’s self-rule at all levels.
2. The state shall respect the identity of nation-nationalities and peoples and shall accordingly have the duty to strengthen unity, equality and fraternity among them. Especially, it shall pay particular attention to those underprivileged nationalities with the view to ensuring their equality.

Article-110

Economic Objectives

1. The state shall the duty to devise policies which ensure that all the inhabitants of the Regional State can benefit from the region’s legacy of intellectual and material wealth.
2. The state has the duty to ensure that all the inhabitants of the regional state get equal opportunity to improve their economic conditions and to promote or facilitate equitable distribution of wealth among them.

3. መንግሥት በዕድገት ወደ ኋላ ለቀሩ በሔረሰቦችና ሕዝቦች ልዩ ድጋፍ ያደርጋል።
4. መንግሥት የተፈጥሮና ሰው ሠራሽ አደጋ እንዲደርስ መከላከልና አደጋው ሲደርስም ለተጎዷው ሕዝብ እርዳታ በወቅቱ እንዲደርስ ማድረግ አለበት።
5. መንግሥት መሬትንና የተፈጥሮ ሃብትን በሕዝብ ስም በይዞታው ሥር በማድረግ ለሕዝቡ የጋራ ጥቅም እንዲውሉ የማድረግ ኃላፊነት አለበት።
6. መንግሥት የልማት ፖሊሲዎችና ፕሮግራሞች በሚዘጋጁበት ጊዜ ሁሉ ሕዝብ እንዲሳተፍ ማድረግ አለበት። የሕዝቡንም የልማት እንቅስቃሴዎች መደገፍ አለበት።
7. መንግሥት የሕዝቡን እውቀት፣ ጉልበትና ገንዘብ በማቀናጀት ፈጣን ልማት የሚረጋገጥበትን መንገድ መቀየስ አለበት። ሕዝቡ በክልሉ የኢኮኖሚ እንቅስቃሴ ክፍተኛ ሚና እንዲኖረው ማድረግ አለበት። ስለሆነም ሕዝቡ እቅዶችና ፖሊሲዎችን በመደገፍ ብቻ ሳይሆን በማስፈፀምና በመገምገም መሳተፍ አለበት።
8. መንግሥት በኢኮኖሚያዊና ማኅበራዊ የልማት እንቅስቃሴዎች ውስጥ ሴቶች ከወንዶች ጋር በአኩልነት የሚሳተፉበትን ሁኔታ የማመቻቸት ኃላፊነት አለበት።
9. መንግሥት የክልሉን ሠራተኛ ሕዝብ ጤንነት፣ ደህንነትና የኑሮ ደረጃ ለመጠበቅ መጣር አለበት።

አንቀጽ-111

ማኅበራዊ ነክ ዓላማዎች

1. የአገሪቱና የክልሉ አቅም በፈቀደ መጠን ሁሉም የክልሉ ነዋሪዎች የትምህርት፣ የጤና አገልግሎት፣ የንፁህ ውሃ፣ የመኖሪያ የምግብና ማኅበራዊ ዋስትና እንዲኖራቸው ይደረጋል።

3. The state shall provide special assistance to those nationalities and peoples left behind in terms of development.
4. The state shall take measures to avert any natural and man-made calamities, and in the event of disasters, to provide timely assistance to the population victimized thereof.
5. The State has the duty to hold, on behalf of the people, land and other natural resources and to deploy them for their common benefit and development.
6. The state shall, at all times, promote the participation of people in the formulation of the regional development policies and programs. It shall also have the duty to support the initiatives of people in their development endeavors.
7. The state has the duty to devise the way in which rapid development shall be ensured by combining or coordinating the manual, intel-lactual and financial resources of the people. It shall as well encourage the people to have a splendid role in the economic activity of the regional state Accordingly, the people shall participate, not only in support, but also in execution and evaluation of plans and policies.
8. The state shall have the responsibility to create favorable conditions for the participation of women in equality with men in economic and social development endeavours.
9. The state shall endeavour to protect and promote the health, welfare and living-standards of the working population of the Regional State.

Article – 111

Social Objectives

1. To the extent permitted by the nationwide and regional capacity of resources, it shall be aimed at providing all the inhabitants of the Regional State with access to education, health care service, clean water, housing, food and social security.

2. ትምህርት በማናቸውም ረገድ ከሃይማኖት፣ ከፖለቲካ ከመለካከቶችና ከባሕላዊ ተፅዕኖዎች ነፃ በሆነ መንገድ መካሄድ አለበት።

አንቀጽ-112

ባሕል ነክ ዓላማዎች

1. የክልሉ መንግሥት መሠረታዊ መብቶችና ሰብአዊ ክብርን እንዲሁም ዲሞክራሲንና ሕገ-መንግሥትን የማይቃረኑ ባሕሎችና ልማዶች በእኩልነት እንዲጎለብቱና እንዲያድጉ የመርዳት ኃላፊነት አለበት።
2. በክልሉ ውስጥ የሚገኙ የተፈጥሮ ሃብቶችንና የታሪክ ቅርሶችን መጠበቅ የመንግሥትና የሁሉም የክልሉ ነዋሪዎች ግዴታ ነው።
3. የክልሉ መንግሥት አቅም በፈቀደ መጠን ኪነ-ጥበብን፣ ሳይንስንና ቴክኖሎጂን የማስፋፋት ግዴታ አለበት።
4. የክልሉ መንግሥት ወጣቱን ትውልድ የመንከባከብ፣ በተሟላ ሥነ-ምግባር ማነፅ በአካልም ሆነ በእእምሮ ጠንክሮ ኃላፊነት የሚሸከም፣ ሀገሩን የሚወድና ለወገኑ የሚቆረቆር ብቁና በራሱ የሚተማመን ዜጋ ሆኖ እንዲያድግ ያላለለስ ጥረት የማድረግ ኃላፊነት አለበት።

አንቀጽ-113

የአካባቢ ደህንነት ጥበቃ ዓላማዎች

1. መንግሥት ሁሉም የክልሉ ነዋሪዎችን ግብርና ጤናማ አካባቢ እንዲኖራቸው የመጣር ኃላፊነት አለበት።
2. ማንኛውም የኢኮኖሚ ልማት እርምጃ የአካባቢውን ደህንነት የማያናጋ መሆን አለበት።
3. የአካባቢ ደህንነትን የሚመለከት ፖሊሲና ፕሮግራም በሚነድፍበትና በሥራላይ በሚውልበት ጊዜ የሚመለከተው ሕዝብ ሃሳቡን እንዲገልፅ መደረግ አለበት።
4. መንግሥትና የክልሉ ነዋሪዎች አካባቢያቸውን የመንከባከብ ግዴታ አለባቸው።

2. Education shall, in any perspective, be provided in a manner that is free from any religious influence, political outlook or cultural prejudices.

Article-112

Cultural Objective

1. The Regional State shall have the duty to assist, on the basis of equality, growth and empowerment of cultures and traditions that are not incompatible with fundamental rights, human dignity, democracy and the constitution.
2. Protection of natural endowment as well as preservation of historical sites and objects traceable in the region is the duty of the state and all the inhabitants therein.
3. The Regional state Shall have the duty, to the extent its resources permit, to promote the development of the arts, science and technology.
4. The Regional State shall have the responsibility to maintain the young generation, nurture same with complete ethical values, and make unreserved effort with the view to transforming the youth into a responsible, efficient, nation loving, compatriot-caring and responsible, efficient citizen, having been strengthened both physically and intellectually.

Article – 113

Environmental Safety protection Objectives

1. The State shall Endeavour to ensure that all the inhabitants of the region live in a clean and healthy environment.
2. Any contemplated measure of economic development shall take place in such away as not to jeopardize environmental wellbeing.
3. The people concerned have the right to full consultation and to the expression of views in the planning and implementation of environmental policies and projects affect same directly.
4. The state and the inhabitants of the region shall have the duty to protect the environment.

**ምዕራፍ አሥራ ሁለት
ልዩ ልዩ ድንጋጌዎች
አንቀጽ-114**

የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ

1. በፌዴራሉ ሕገ-መንግሥት አንቀጽ 93 ንዑስ አንቀጽ 1/ለ/ና በዚህ ሕገ-መንግሥት አንቀጽ 47 ንዑስ አንቀጽ 2/17/ በተደነገገው መሠረት ማናቸውም የተፈጥሮ አደጋ ሲያጋጥም ወይም የህዝብን ጤንነት አደጋ ላይ የሚጥል በሽታ ሲከሰት እና የክልሉ ምክር ቤት በስብሰባ ላይ ባልሆነበት ጊዜ የክልሉ መስተዳድር ምክር ቤት በዚህ ሕገ-መንግሥት አንቀጽ 58 ንዑስ አንቀጽ 8 ሥር በተሰጠው ሥልጣን መሠረት የአስቸኳይ ጊዜ ድንጋጌ አውጥቶ ተግባራዊ ያደርጋል።
2. የክልሉ መስተዳድር ምክር ቤት የአስቸኳይ ጊዜ ድንጋጌውን አውጥቶ በሥራ ላይ ባዋለ በአሥራ አምስት ቀናት ውስጥ አፈ-ጉባዔው የክልሉን ምክር ቤት አስቸኳይ ስብሰባ እንዲጠራ ማሳወቅና የአስቸኳይ ጊዜ ድንጋጌውን ለምክር ቤቱ በማቅረብ ማስፀደቅ አለበት።
3. የክልሉ መስተዳድር ምክር ቤት ያወጣው የአስቸኳይ ጊዜ ድንጋጌ በክልሉ ምክር ቤት-ተቀባይነት ካገኘ በሥራ ላይ ሊቆይ የሚችለው ለስድስት ወራት ብቻ ይሆናል። ሆኖም የክልሉ ምክር ቤት በሁለት ሦስተኛ ድምፅ ሲወስን የአስቸኳይ ጊዜ ድንጋጌ በየአራት ወሩ እንዲታደስ ለማድረግ ይችላል።
4. የክልሉ መስተዳድር ምክር ቤትና የክልሉ ምክር ቤት በአስቸኳይ ጊዜ ድንጋጌ አማካይነት የሚያወጧቸው ደንቦችና የሚወስዷቸው እርምጃዎች በማናቸውም ረገድ በዚህ ሕገ-መንግሥት እንቀጽ 1፣ አንቀጽ 15፣ አንቀጽ 16፣ አንቀጽ 18/1/ እና /2/፣ አንቀጽ 21/1/፣ አንቀጽ 24/1/፣ አንቀጽ 25፣ አንቀጽ 27/1/ና አንቀጽ 39/1/ እና 1/2/ ድንጋጌዎች ሥር የተቀመጡትን መብቶች የሚገድቡ መሆን የለባቸውም።

**Chapter Twelve
Miscellaneous Provisions
Article – 114**

Declaration of state of Emergency

1. Whenever any kind of natural disaster sets in, or epidemic disease endangering public health occurs as has been laid down under the provisions of Art. 93 sub. Art. 1/B/ of the Federal Constitution and the Regional Council is not in session, the council of the Region Government shall, in accordance with the powers vested in it under the provisions of Art. 58 sub-art.8 of this constitution hereof, declare a state of emergency decree and implement thereof.
2. The council of the Regional Government shall notify to the Speaker of the need to call for an extraordinary session of the Regional Council and have approved the state of emergency decree within 15 days of its enactment and implementation.
3. The state of emergency decree issued by the Council of the Regional Government shall remain in force throughout the regional state only for 6 months, once it was accepted by the Regional Council, Provided, however, that such decree may be renewed every four months upon the decision of the Regional Council with a two-third majority vote.
4. The regulations issued and measures taken both by the Council of the Regional Government and that of the regional state in relation to the state of emergency decree may, in no way, suspend or infringe upon those rights enshrined under the provisions of Arts. 1, 15, 16, 18 sub-arts. 1 and 2, 21 sub-art. 1, 24 sub-art. 1, 25, 27 sub-art. 1 and 39 sub-arts. 1 and of this constitution.

አንቀጽ-115

የአስቸኳይ ጊዜ ድንጋጌ አፈፃፀም መርማሪ ቦርድ

1. በክልሉ ውስጥ የአስቸኳይ ጊዜ ድንጋጌ በሚታወጅበት ወቅት የክልሉ ምክር ቤት ከአባላቱና ከሕግ ባለሙያዎች መርጦ የሚመድባቸው ሰባት አባላት ያሉት የአስቸኳይ ጊዜ ድንጋጌ አፈፃፀም መርማሪ ቦርድ ማቋቋም ይችላል። ቦርዱ የአስቸኳይ ጊዜ ድንጋጌው በክልል ምክር ቤት በሚፀድቅበት ጊዜ ይቋቋማል።
2. የአስቸኳይ ጊዜ ድንጋጌ አፈፃፀም መርማሪ ቦርድ የሚከተሉት ሥልጣንና ኃላፊነቶች ይኖሩታል፡-
 - ሀ. በአስቸኳይ ጊዜ ድንጋጌ አፈፃፀም ምክንያት የታሰሩ ግለሰቦች ቢኖሩ በአንድ ወር ጊዜ ውስጥ ይፋ ማድረግና የታሰሩበትን ምክንያት መግለፅ፤
 - ለ. በአስቸኳይ ጊዜ ድንጋጌ አፈፃፀም የሚወስዱት እርጃዎች በማናቸውም ረገድ ኢሰብአዊ አለመሆናቸውን መከታተልና መቆጣጠር፤
 - ሐ. በአስቸኳይ ጊዜ ድንጋጌ እርምጃዎች ኢሰብአዊ ድርጊት የፈፀሙ ሁሉ ለፍርድ እንዲቀርቡ ማድረግ፤
 - መ. የአስቸኳይ ጊዜ ድንጋጌው አፈፃፀም እንዲቀጥል ለክልሉ ምክር ቤት ጥያቄ ሲቀርብ ያለውን አስተያየት ለምክር ቤቱ ማቅረብ።
3. የአስቸኳይ ጊዜ ድንጋጌ አፈፃፀም መርማሪ ቦርድ በዚህ ሕገ-መንግሥት መሠረት ተልዕኮውን እንዳጠናቀቀ የሚፈረስ ይሆናል።

አንቀጽ -116

የክልሉ ዋና ኦዲተርና ምክትል ዋና ኦዲተር

1. የክልሉ ዋና ኦዲተርና ምክትል ዋና ኦዲተር በርዕሰ መስተዳድሩ አቅራቢነት በክልሉ ምክር ቤት ይሾማሉ። ተጠሪነታቸውም ለክልሉ ምክር ቤት ይሆናል።

Article-115

State of Emergency Decree Implementation Inquiry Board

1. Regional council may, upon Declaration of a state of Emergency Decree in the Regional State, establish a board of inquiry of such a state of Emergency Decree Implementation to be constituted of seven members from within the council itself and the legal profession. The board shall be established simultaneously with the approval of the State of Emergency Decree by the Regional Council.
2. The Board of Inquiry of the Implementation of State of Emergency Decree shall have the following power and responsibilities:-
 - a. To publicize those private persons who may have been detained as a result of the state of Emergency Decree operation, if any, and thereby disclose the reasons of there detention in one month;
 - b. To follow up and supervise that Whatever actions might to taken in the course and exercise of a state of emergency decree are, in no way, inhumane and contrary to human rights;
 - c. To avail its opinion to the Regional council upon request submitted to same for the possible extension of the State of Emergency Decree Implementation.
3. The State of Emergency Decree Implementation Inquiry Board shall be dissolved as soon as it has accomplished its mission hereof in accordance with this constitution.

Article – 116

Auditor-General and Deputy Auditor-General of the Regional State

1. The Auditor-General and Deputy Auditor General of the Regional state shall be appointed by the Regional Council upon prior nomination by the Head of Government. Accordingly, they shall be accountable to the Regional Council.

2. የክልሉ ዋና ኦዲተር መ/ቤት የክልሉ መንግሥት ተቋማትና የሌሎች መሥሪያ ቤቶች ሂሳቦችን በመቆጣጠር በክልል ምክር ቤት የተመደበው ዓመታዊ በጀት በበጀት ዓመቱ ውስጥ እንዲሠሩ ለተወሰኑት ሥራዎች በሚገባ መዋሉን ለማረጋገጥ የሚያስችል ሪፖርት ለምክር ቤቱ ያቀርባል።
3. የክልሉ ዋና ኦዲተር የመሥሪያ ቤቱን በጀት በቀጥታ ለክልሉ ምክር ቤት አቅርቦ ያስፀድቃል።
4. የዋናው ኦዲተር መ/ቤት ዝርዝር ሥልጣንና ተግባር በሕግ ይወሰናል።

አንቀጽ-117

የሕገ-መንግሥት ማሻሻያ ሃሳብ ስለማመንጨት

የዚህ ሕገ-መንግሥት ማሻሻያ ሃሳብ፡-

- ሀ. በክልሉ ምክር ቤት አባላት አንድ ሦስተኛ ጥያቄ፣ ወይም
- ለ. በክልሉ መስተዳድር ምክር ቤት አባላት ያብላጫ ድምፅ ውሳኔ፣ ወይም
- ሐ. በክልሉ ውስጥ ከሚገኙት ብሔረሰቦች በአንዱ ምክር ቤት አባላት የአብላጫ ድምፅ ውሳኔ፣ ወይም
- መ. በክልሉ ውስጥ ከሚገኙት የወረዳ ምክር ቤቶች በአንድ ሦስተኛዎቹ ጥያቄ፣ ወይም
- ሠ. በክልሉ ውስጥ ከሚገኙት የቀበሌ ምክር ቤቶች በአንድ ሦስተኛው ጥያቄ፣ ለውይይትና ለውሳኔ የሕገ-መንግሥቱ መሻሻል ጉዳይ ለሚመለከታቸው ክፍሎች ይቀርባል።

አንቀጽ-118

ሕገ-መንግሥቱን ስለማሻሻል

በዚህ ሕገ-መንግሥት ምዕራፍ ሁለትና ምዕራፍ ሦስት ውስጥ የተካተቱት ድንጋጌዎች ሊሻሻሉ የሚችሉት የፌዴራሉን ሕገ-መንግሥት አንቀጽ 105 መሠረት በማድረግ ብቻ ይሆናል።

5. The Office of the Auditor General of the Regional State shall, by auditing and inspecting the accounts of the regional state institutions and other agencies, submit a report to the regional council with the view to ensuring that the annual regional council with the view to ensuring that the annual budget appropriated by the council has been dully utilized for those undertakings planned and approved to be executed during the outgoing fiscal year.
6. The Auditor-General of he Regional State shall draw up the annual budget of his office and directly submit it for the due approval of the Regional Council.
7. Particular powers and duties of the office of the Auditor General shall be specified and determined by law.

Article-117

Initiation of Constitutional Amendment proposals

Any proposed amendment of this constitution may be submitted for possible discussion and consequent decision thereof to those sections, whom the issue of constitutional amendment concerns, if supported by:-

- a. Upon decision by a one-third of the members of the Regional Council, or
- b. Upon decision by a majority vote of the members of the council of the Regional Government, or
- c. Upon decision by a majority vote of the members of one of the Nationality Councils found in the Regional State, or
- d. Upon demand by one-third of all the Woreda Councils found in the Regional state, or
- e. Upon demand by one-third of all the kebele councils found throughout the Regional state.

Article -118

Amendment of the Constitution

1. The Provisions incorporated in Chapters two and three of this constitution may only be amended pursuant to the Provisions of Art. 105 of the Federal Constitution.

2. በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ 1 ሥር ከተመለከቱት ውጪ ያሉት የሕገ-መንግሥቱ ድንጋጌዎች ሊሻሻሉ የሚችሉት በሚከተለው አኳኒን ብቻ ይሆናል፡-

ሀ. በክልሉ ውስጥ ከሚገኙት የወረዳ ምክር ቤቶች ከግማሽ በላይ የሚሆኑት በአብላጫ ድምፅ ማሻያውን ሲያፀድቁት፤

ለ. በክልሉ ውስጥ ከሚገኙት የብሔረሰብ ምክር ቤቶች አንዱ በሁለት ሦስተኛ ድምፅ ሲያፀድቀውና

ሐ. የክልሉ ምክር ቤት አባላት በሦስት አራተኛ ድምፅ ሲያፀድቁት ነው።

3. ይህ ንዑስ አንቀጽና የዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ 2 ድንጋጌዎች ሚሻሻሉ የሚችሉት የቀረበውን ማሻሻያ፡-

ሀ. በክልሉ ውስጥ ከሚገኙት የወረዳ ምክር ቤቶች ሁለት ሦስተኛ የሚሆኑት በሁለት ሦስተኛ ድምፅ ሲያፀድቁት፤

ለ. በክልሉ ውስጥ ከሚገኙት የብሔረሰብ ምክር ቤቶች ሁለት ሦስተኛ የሚሆኑት በሁለት ሦስተኛ ድምፅ ሲያፀድቁትና

ሐ. የክልሉ ምክር ቤት አባላት በሦስት አራተኛ ድምጽ ሲያፀድቁ ነው።

አንቀጽ-119

ነባር ሕጎች ስለመሥራታቸው

በብሔራዊ ክልሉ ውስጥ እስካሁን ድረስ ፀንተው የሚሠራባቸው ነባር ሕጎች፣ ደንቦችና መመሪያዎች ተሻሽሎ ከወጣው ከዚህ ሕገ-መንግሥት ጋር እስካልተቃረኑ ድረስ ተፈጻሚነት ይኖራቸዋል።

አንቀጽ-120

የመጨረሻ ሕጋዊ እውቅና ስላለው ቅጂ

የዚህ ሕገ-መንግሥት የአማርኛ ቅጂ የመጨረሻው ሕጋዊ እውቅና ያለው ሰነድ ነው።

2. The provisions of the constitution outside those indicated under sub-art. 1 of this Article hereof may be amended as follows:-

a. Upon approval of the proposed amendment by more than half of all the woreda councils found in the Regional State;

b. Upon approval of the proposed amendment by two-thirds of the members of one of the Nationality councils in the Regional State; and

c. Approval of the Same by the three-fourths of the members of the Regional Council.

3. This sub-article and the provisions of sub-art.2 of this Article hereof may be amended only when the proposed amendment is approved by:-

d. A two-third majority vote of the members of the tow thirds of the Nationality Councils in the Regional State;

e. A two-third majority vote of the members of the tow-thirds of the Nationality councils in the Regional State; and

f. A three-fourth majority vote of the members of the Regional Council.

Article – 119

Effect of Previous Laws

All previous laws, regulations and directives which are, to this day, in force throughout the National Regional State shall continue their operation so long as they have not been inconsistent with this revised constitution.

Article-120

The Version with Final legal Authority

The Amharic version of this constitution shall have the final legal authority.

Filename: Amhara_Constitution_English_Amharic
Directory: C:\Human rights convention\oromia
Template: C:\Documents and Settings\Administrator\Application
Data\Microsoft\Templates\Normal.dot
Title: 59/1994
Subject:
Author: molla
Keywords:
Comments:
Creation Date: 12/1/2009 12:33:00 PM
Change Number: 2
Last Saved On: 12/1/2009 12:33:00 PM
Last Saved By: Administrator
Total Editing Time: 1 Minute
Last Printed On: 12/1/2009 3:46:00 PM
As of Last Complete Printing
Number of Pages: 65
Number of Words: 24,698 (approx.)
Number of Characters: 140,782 (approx.)